
የታላቅ
ዋጋ ዕንቁ

የታላቅ ዋጋ ዕንቁ

ከየኋለኛው ቀን ቅዱሳን

የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን

የመጀመሪያ ነቢይ፣ ገላጭ፣ እና ባለራዕይ

ጆሴፍ ስሚዝ

ራዕያት፣ ትርጉም፣ እና ትረካ የተመረጡ።

ማውጫዎች

መግቢያ5
ሙሴ፩
አብርሐም	፳፰
ፍጹም ትክክለኛ ቅጂ ፩.	፳፰
ፍጹም ትክክለኛ ቅጂ ፪.	፴፮
ፍጹም ትክክለኛ ቅጂ ፫.	፵፩
ጆሴፍ ስሚዝ—ማቴዎስ	፵፫
የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ.	፵፮
የእምነት አንቀጾች.፳

መግቢያ

የታላቅ ዋጋ ዕንቁ መፅሐፍ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እምነትና ትምህርትን የሚዳስሱ ተመራጭ መረጃዎችን የያዘ ነው። እነዚህ መረጃዎች በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ተተርጉሙና ተሰርተው፣ እናም አብዛኛዎቹ በጊዜው በቤተክርስቲያና ጋዜጣዎች ታትመው ነበር።

የታላቅ ዋጋ ዕንቁ የሚለውን ርዕስ የያዙት የመጀመሪያዎቹ ክምችቶች የታተሙት በ፲፰፻፶፩ (እ.አ.አ.) በዚያን ጊዜ የኢንግሊዝ ሚስዮን ፕሬዘደንትና የአስራ ሁለቱ ቡድን አባል በነበረው ካህን ፍራንክሊን ዲ ሪቻርድስ ነበር። የዚህም አላማ በጆሴፍ ስሚዝ ጊዜ የተወሰነ ስርጭት የነበራቸውን አስፈላጊ አንቀጾችን በቀላሉ እንዲገኙ ለማድረግ ነበር። የቤተክርስቲያና አባላት ቁጥር በአውሮፓና በአሜሪካ እያደገ ሲመጣም፣ እነዚህ ነገሮች እንዲገኙ ማድረግ ተፈላጊም ነበር። የታላቅ ዋጋ ዕንቁ መፅሃፍም ታላቅ ጥቅም ነበረው እና በዚህም ምክንያት በቤተክርስቲያና ቀዳሚ አመራር ስራና የጥቅምት ፲፣ ፲፰፻፹ (እ.አ.አ.) በሶልት ሌክ ስቲ ውስጥ በነበረው አጠቃላይ ጉባኤ ላይ በወሰዱት እርምጃ ምክንያት ይፋ ከሆኑት የቤተክርስቲያና ጽሁፎች አንዱ ሆነ።

የቤተክርስቲያና ፍላጎት ባስፈለገበት ጊዜ በውስጡ ባሉት ነገሮች ላይ አንዳንድ ግምገማዎች ተደርገዋል። በ፲፰፻፸፰ (እ.አ.አ.) በመጀመሪያው ቅጂ ላይ ያልነበሩት የመፅሐፈ ሙሴ ክፍሎች ተጨምረዋል። በ፲፱፻፪ (እ.አ.አ.) በትምህርትና ቃል ኪዳን ውስጥ ከታተሙት ጋር አንድ አይነት የነበሩት አንዳንድ ክፍሎች ከታላቅ ዋጋ ዕንቁ ውስጥ ወጥተዋል። በ፲፱፻፪ (እ.አ.አ.) ከግርጌ ማስታወሻ ጋር በምእራፎችና አንቀጾች ተከፋፍለው ተዘጋጅተው ነበር። ሁለት አምድ ገጾችና በመፅሀፉ መጨረሻ ላይ በፊደል ተራ የሚደረድር የተጨመሩበትም በ፲፱፻፳፩ (እ.አ.አ.) ነበር። በሚያዝያ ፲፱፻፸፰ (እ.አ.አ.) ከተጨመሩት ሁለት የራዕይ ነገሮች በስተቀር ሌላ ምንም ለውጦች አልተደረጉም። በ፲፱፻፸፱ (እ.አ.አ.) እነዚህ ሁለት ነገሮች ከየታላቅ ዋጋ ዕንቁ ውስጥ ወጥተው በትምህርትና ቃል ኪዳን ውስጥ ተጨምረዋል። በዚያም ውስጥ እንደ ክፍል ፻፴፰ና ፻፴፰ ይገኛሉ። በአሁኑ ቅጂ ውስጥም ፅሁፎቹን ከቀድሞዎቹ ሰነዶች ጋር እንዲስማሙ ለማድረግ አንዳንድ ለውጦች ተደርገዋል።

የሚከተለው በአሁኑ መፅሐፍ አምዶች ውስጥ ያሉትን የሚያስተዋውቅ ነው።

- ፩. ከመፅሐፈ ሙሴ የተመረጡ ምንባቦች። በሰኔ ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) ጆሴፍ ስሚዝ ከጀመረው የመፅሀፍ ቅዱሱ ትርጉም፣ ከኦሪት ዘፍጥረት መፅሐፍ ውስጥ የተወሰደ ልዩ እትም።
- ፪. መፅሐፈ አብርሐም። በመነሳሳት የተተረጎሙ የአብርሐም ጽሁፎች። ጆሴፍ ስሚዝ ፔትርያርክ አብርሐም የጻፋቸውን የያዙ አንዳንድ የግብፅ ፓፓይሪ ካገኘ በኋላ በ፲፰፻፴፭ (እ.አ.አ.) ይተረጎማቸው ጀመረ። ይህ ትርጓሜ ከመጋቢት ፩፣ ፲፰፻፵፪ (እ.አ.አ.) ጀምሮ በናቡ፣ ኢላኖይ ውስጥ በTimes and Seasons ውስጥ በተከታታይነት ታትሞ ነበር።
- ፫. ጆሴፍ ስሚዝ—ማቴዎስ። ከጆሴፍ ስሚዝ መፅሀፍ ቅዱስ ትርጓሜ ውስጥ ከማቴዎስ ምስክር የተወሰደ ልዩ እትም። (አዲስ ኪዳንን ለመተርጎም እንዲጀመር የተሰጠውን መለኮታዊ ማገጃን በትምህርትና ቃል ኪዳን ፵፭፣ ፰-፳፩ ተመልከቱ።)
- ፬. የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ። በ፲፰፻፴፰ (እ.አ.አ.) እርሱ እና ጸሀፊው በ፲፰፻፴፰-፲፰፻፴፱ (እ.አ.አ.) ውስጥ ካዘጋጁት እና በመጋቢት ፲፭፣ ፲፰፻፵፪ (እ.አ.አ.) በናቡ ኢላኖይ

በ*Times and Seasons* ውስጥ በተከታታይነት ከታተመው ከጀሴፍ ስሚዝ ህጋዊ ምስክርና ታሪክ ውስጥ የተወሰደ ምንባብ።

፩. የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የእምነት ሐተታ። በ*Times and Seasons* ውስጥ በህዳር ፩፣ ፲፰፻፵፪ (እ.አ.አ.) የወንትዎርዝ ደብዳቤ ተብሎ ከሚታወቀው ከቤተክርስቲያኗ አጭር ታሪክ ጋር አብሮ የታተመው የጀሴፍ ስሚዝ መግለጫ።

ከመፅሐፈ ሙሴ

የተመረጡ ምንባቦች

ከመፅሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ ውስጥ ልዩ እትም፣ ከሰኔ ፲፰፻፴-የካቲት ፲፰፻፴፩ (እ.አ.አ.)፣ ለነብዩ ጆሴፍ ስሚዝ እንደተገለጡለት።

ምእራፍ ፩

[ሰኔ ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.)]

እግዚአብሔር እራሱን ለሙሴ ገለጠ—ሙሴ ተለወጠ—እርሱም ከሰይጣን ጋር ፊት ለፊት ተጋፈጠ—ሙሴ ብዙ ሰው የሚኖርባቸው አለማትን አየ—ቁጥራቸው ታላቅ የሆኑ አለማት በወልድ ተፈጥረው ነበር—የእግዚአብሔር ስራና ክብር የሰውን ህያውነትና ዘለአለማዊ ህይወትን ማምጣት ነው።

ሙሴ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ተራራ ላይ በተነጠቀበት ጊዜ እርሱ ለሙሴ ሳይተናገራቸው የእግዚአብሔር ቃላት፡

፪ እናም እርሱም እግዚአብሔርን ሠፊት ለፊት ሳይሆን፣ እናም ከእርሱም ጋር ተነጋገረ፣ እናም የእግዚአብሔር ሐክብርም በሙሴ ላይ ነበር፤ በዚህ ምክንያትም ሙሴ በእርሱ ፊት ለመፅናት ችሏል።

፫ እና እግዚአብሔርም ለሙሴ እንዲህ አለው፡ እነሆ፣ እኔ ሆሉን የሚገዛ ጌታ

እግዚአብሔር ነኝ፣ እናም መጨረሻ የሌለው ስሜ ነው፤ ለቀናቶቹ መጀመሪያ እና ለአመታቱም ፍጻሜ የለኝምና፤ እና ይህ ስሜ መጨረሻ የለውም አይደለምን?

፬ እናም እነሆ፣ አንተ ልጄ ነህ፤ ስለዚህ ሆኖ መልክት፣ እናም ሳይኖር ስራ አሳይህሉኝ፤ ነገር ግን ሆሉንም አይደለም፣ ሐሰቶቹ ምጫራሻ የላቸውም፣ እና ምቃላቶቹም፣ በምንም አያልቁምና።

፭ ስለዚህ የእኔን ክብር ካላየ በስተቀር ማንም ሰው ሆሉንም ስራዎቹን ማየት አይችልም፤ እናም ማንም ሰው የእኔን ክብር ሙላት አይቶ፣ እና በምድር ላይ በስጋው ለመቅረት አይችልም።

፮ ልጄ ሙሴ፣ የምትሰራልኝ ስራ አለኝ፤ እና አንተም በአንድያ ልጄ ሳይሆን ስራ አለኝ፤ እናም ሳይሆን ልጄም ሳይሆን ስራ አለኝ፤ ምንም እንኳን ምንም ሰው ለእኔ ተጠቅሞልኛል፤ ነገር ግን ከእኔ ሌላ ሆኖም አምላክ የለም፤ እና ሆሉንም ነገሮች እኔ ዘንድ አሉ፣ ሆሉንም ነገሮች ሳይሆኑ ሆሉንም አይደሉም።

፯ አሁንም እነሆ፣ ልጄ ሙሴ ይህን አንድ

፩ ፩ ሀ ቅ. መ. መ. ሙሴ።
 ለ አልማ ፲፪፡፴፤
 ሙሴ ፩፡፵፪።
 ፪ ሀ ዘተል. ፲፪፡፮-፰፤
 ዘዳግ. ፴፬፡፲፤
 ት. እና ቃ. ፲፯፡፩።
 ለ ዘፀአ. ፫፡፮፤ ፴፫፡፲፩፤
 ጆ.ሰ.ት. ዘፀአ. ፴፫፡፳፤ ፳፫፤
 (ተጨማሪ)።
 የሐ. ፩፡፲፰፤ ፮፡፵፯፤
 ኤተር ፫፡፮-፲፮፤
 ሙሴ ፩፡፲፩።
 ሐ ዘዳግ. ፭፡፳፬፤
 ሙሴ ፩፡፲፫-፲፬፤ ፳፭።
 ቅ. መ. መ. ክብር።
 መ ቅ. መ. መ. መለወጥ።
 ፫ ሀ ራዕ. ፲፩፡፲፯፤ ፲፱፡፮፤
 ፩ ኔፊ. ፩፡፲፬፤

ት. እና ቃ. ፻፳፩፡፬።
 ቅ. መ. መ. እግዚአብሔር፣
 አምላክ።
 ለ ኢሳ. ፷፫፡፲፮፤
 ት. እና ቃ. ፲፱፡፱-፲፪፤
 ሙሴ ፯፡፴፭።
 ቅ. መ. መ. ማለቂያ የሌለው።
 ፬ ሀ ሙሴ ፯፡፬።
 ለ ሙሴ ፯፡፴፪፤ ፴፭-፴፯።
 ሐ መዝ. ፵፡፭፤
 ት. እና ቃ. ፸፮፡፻፲፬።
 መ መዝ. ፻፲፩፡፯-፰፤
 ሙሴ ፩፡፴፰።
 ሠ ፪ ኔፊ. ፱፡፲፮፤
 ት. እና ቃ. ፩፡፴፯-፴፱።
 ቅ. መ. መ. የእግዚአብሔር
 ቃል።
 ፮ ሀ ዘፍጥ. ፩፡፳፮፤

ኤተር ፫፡፲፬-፲፭፤
 ሙሴ ፩፡፲፫-፲፮።
 ለ ቅ. መ. መ. አንድያ ልጅ።
 ሐ ቅ. መ. መ. አዳኝ።
 መ የሐ. ፩፡፲፬፤ ፲፯፤
 አልማ ፲፫፡፱።
 ቅ. መ. መ. ጸጋ።
 ሠ ሙሴ ፭፡፭።
 ለ ፩ ነገሥ. ፰፡፰፤
 ኢሳ. ፵፭፡፭-፲፰፤
 ፳፩-፳፪።
 ለ ፩ ኔፊ. ፱፡፮፤
 ፪ ኔፊ. ፱፡፳፤
 አልማ ፲፰፡፴፪፤
 ት. እና ቃ. ፴፰፡፩-፪።
 ቅ. መ. መ. ሆሉን የሚያውቅ።

ነገር አሳይሀለሁ፤ በአለም ውስጥ ነህና፤ እናም ለአንተም ይህን አሳይሀለሁኝ።

፰ እናም እንዲህ ሆነ፡ ሙሴም ተመለከተ፤ እና የተፈጠረበትን ስላለም ተመለከተ፤ እናም ሙሴም አለምንና የአለምን፤ እና የአሁን እና ተፈጥረው የነበሩትን የሰዎች ልጆችን መጨረሻ ላተመለከተ፤ በእነዚህም በጣም ተደነቀ እናም ሎተገረመ።

፱ እና እግዚአብሔርም ከሙሴ ፊት ሄደ፤ ክብሩም በሙሴ ላይ አልነበረም፤ እና ሙሴንም ለብቻው ተትቶ ነበር። እና ለብቻው ሲተውም፤ ወደ ምድር ወደቀ።

፲ እንዲህም ሆነ፡ ከብዙ ሰአታት በኋላ ነበር የሙሴ ተሰጥኦ ማንካሬው እንደሰው ተመልሶ የመጣለት፤ እናም ለእራሱም እንዲህ አለ፡ አሁን፡ በዚህ ምክንያት ከዚህ በፊት እንዳላሰብኩት ሰው ሳምንም እንዳልሆነ አወቅሁኝ።

፲፩ ነገር ግን አሁን አይኖቼ ለእግዚአብሔርን አይተዋል፤ ነገር ግን ሳበተሰጥኦ አይኖቼ ሳይሆን በመንፈሳዊ አይኖቼ ነው፤ የተሰጥኦ አይኖቼ ሊያዩት አይችሉምና፤ በእርሱ ፊት ስቆምም ሎጠውልጌ እና ለእኛም ትነበርና፤ ነገር ግን ክብሩ በእኔ ላይ ነበር፤ እና ሠጊቱን አየሁ፤ በእርሱ ፊት ሎተለውጩ ነበርና።

፲፪ እንዲህም ሆነ ሙሴም እነዚህን ቃላት ሲናገር፤ እነሆ፡ ሰይጣን ላሊፈተነው እንዲህ በማለት መጣ፡ የሰው ልጅ ሙሴ ሆይ፤ አምልከኝ።

፲፫ እናም እንዲህ ሆነ፡ ሙሴም ሰይጣንን ተመለከተው እና አለ፤ ማን ነህ? እነሆ፡ እኔ በአንድያ ልጅ አምሳል የሆንኩት የእግዚአ

ብሔር ልጅ ነኝ፤ እናም አመልክህሰ ዘንድ ክብርህ የት አለ?

፲፬ እነሆ፡ ክብሩ በእኔ ላይ ካልሆነና በፊቱ ማለት አልችልም። ነገር ግን በተፈጥሮ አዊው ሰውነቱ አንተን ማየት እችላለሁኝ። በርግጥ፡ ይህ እውነት አይደለም?

፲፭ የአምላኬ ስም የተባረከ ይሁን፡ የእርሱ መንፈስ ከእኔ ሙሉ አልተገለለምና፤ ወይም ክብርህ የት ነው፤ ይህም ለእኔ ጭለማ ነውና? እናም በአንተና በእግዚአብሔር መካከል መፍረድ እችላለሁ፤ እግዚአብሔርም እንዲህ አለኝና፡ እግዚአብሔርን ለአምልክ፤ እርሱንም ብቻ ለአገልግል።

፲፮ ከዚህ ሂድ፡ አንተ ሰይጣን፤ አታታልለኝ፤ እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎኛልና፡ አንተ በአንድያ ልጄ ለአምሳል ነህ።

፲፯ ከሚነደው ጥሻ ውስጥም በጠራኝ ጊዜ ትእዛዛትንም ደግሞ እንዲህ በማለት ሰጥቶኛል፡ አምላክህን በአንድያ ልጄ ስም ላጥራ፡ እናም አምልከኝ።

፲፰ ደግሞም ሙሴ አለ፡ ሌላ የምጠይቀው ነገሮች ስላሉኝ፤ እግዚአብሔርን መጥራት አላቆምም። ክብሩ በእኔ ላይ ነበርና፤ ስለዚህ በአንተና በእርሱ መካከል መፍረድ እችላለሁ። ከዚህ ሂድ፡ ሰይጣን።

፲፱ አሁንም፡ እነዚህን ቃላት ሙሴ ሲናገር፤ ሰይጣን በታላቅ ድምፅ ጮኸ፤ እናም በምድርም ላይ እየጮኸ ተናገረ፡ እናም እንዲህ በማለት አዘዘ፡ እኔ ለአንድያ ልጅ ነኝ፤ አምልከኝ።

፳ እንዲህም ሆነ ሙሴም በጣም መፍ

፰ ሀ ሙሴ ፪፡፩።
ለ ሙሴ ፩፡፳፮።
ሐ መዝ. ፳፡፫-፬።
፲ ሀ ዳን. ፲፡፳፡ ፲፯፤
፩ ኔፊ. ፲፯፡፵፯፤
አልማ ፳፯፡፲፯፤
ጆ.ሰ.—ታ. ፩፡፳።
ለ ዳን. ፲፡፵፭፤
ሐ.ሊ. ፲፪፡፯።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፡
አምላክ።
ለ ት. እና ቃ. ፳፯፡፲-፲፫፤

ሙሴ ፯፡፵፮።
ሐ ዘፀአ. ፲፱፡፳፩።
መ ዘፀአ. ፳፡፲፱።
ሠ ዘፍጥ. ፵፪፡፵፤
ሙሴ ፯፡፬።
ረ ማቴ. ፲፯፡፩-፰።
ቅ.መ.መ. መለወጥ።
፲፪ ሀ ሙሴ ፬፡፩-፬።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
ለ ሙሴ ፯፡፵፱።
ቅ.መ.መ. መፈተን፡ ፈተና።
፲፫ ሀ መዝ. ፹፪፡፯፤

ዕብ. ፲፪፡፱፤
፩ ዮሐ. ፫፡፪።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. መለወጥ።
፲፭ ሀ ማቴ. ፱፡፲።
ቅ.መ.መ. ማምለክ።
ለ ፩ ሳሙ. ፯፡፫፤
፫ ኔፊ. ፲፫፡፳፬።
፲፮ ሀ ሙሴ ፩፡፮።
፲፯ ሀ ዘፀአ. ፫፡፪።
ለ ሙሴ ፳፡፳።
፲፱ ሀ ማቴ. ፳፬፡፬-፭።

ራት ጀመረ፤ እናም ሲፈራም፣ ማሲኦልን መራራነትን አየ። ይህም ቢሆን እግዚአብሔርን ላበመጥራት ጥንካሬን ተቀበለ፤ እና እንዲህም በማለት አዘዘ። ሰይጣን ከእኔ ዘንድ ሂድ፤ የክብር አምላክ የሆነውን ይህን አንድ እግዚአብሔርን ብቻ አመልካለሁና።

፳፩ አሁንም ሰይጣን መንቀጥቀጥ ጀመረ፤ እናም ምድርም ተንቀጠቀጠች፤ እናም ሙሴም ጥንካሬን ተቀበለ፤ እና እንዲህም በማለት እግዚአብሔርን ጠራ። ሰይጣን፣ በአንድያ ልጅ ስም፣ ከዚህ ሂድ።

፳፪ እንዲህም ሆነ ሰይጣን በታላቅ ድምጽ በማልቀስና በመጮኽ፣ እናም በጥርስ ማፍጨት አነባ፤ እናም ከዚያ እንዲሁም ከሙሴ ዘንድም ሄደ ሙሴም አላየውም።

፳፫ አሁንም ስለነዚህ ነገሮች ሙሴ ምስክርነትን ሰጠ፤ ነገር ግን በተንኮል ምክንያት ይህ በሰው ልጆች መካከል አልተገኘም።

፳፬ እንዲህም ሆነ ሰይጣን ከሙሴ ፊት ሲሄድ፣ ስለአብና ወልድ ምስክር በሚሰጠው ምንፈስ ቅዱስ በመሞላት፣ ሙሴ አይኑን ወደሰማይ አነሳ፤

፳፭ እና የእግዚአብሔርን ስም በመጥራት የእርሱን ክብር እንደገና አየ፣ ይህም በእርሱ ላይ አርፎ ነበርና፤ እና እንዲህም የሚል ድምፅንም ሰማ። ሙሴ የተባረከ ነፃ፣ እኔ፣ ሁሉን የሚገዛው፣ መርጫህ ለሁኑና፣ እና ከብዙ ሆሀዎች በላይ ጠንካራ ትሆናለህ፤ እንደ ላኦምላክ እንደሆንክ አይነት ላትአዝዝህን ያከብሩታልና።

፳፮ እናም አስተውል፣ እስከመጨረሻዎቹ ቀናትህም ድረስ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፤

አንተ ህዝቤን፣ እንዲሁም ማየተመረጠውን ላእስራኤልን፣ ሐከባርነት ቀንበር ምታድና ቸዋለህና።

፳፯ እንዲህም ሆነ ድምጹም እየተናገረ እያለ፣ ሙሴ አይኑን ዞር ዞር አደረገ እና ምድርን፣ አዎን ሁሉንም፣ ሆክ፤ እና በእግዚአብሔር መንፈስ ለይቶ በማወቅም ያላየው አንድ የመጨረሻ ትንሽ መጠንም አልነበረም።

፳፰ እናም በዚያ ነዋሪዎችንም ደግሞ አየ፣ እና ያላየው አንድም ነፍስ አልነበረም፤ እና እነርሱንም በእግዚአብሔር መንፈስ ለይቶ አወቃቸው፤ እናም ቁጥራቸውም ታላቅ፣ እንዲሁም እንደ ባህር ዳርቻ እንደሚገኙ አሸዋ ተቆጥረው አያልቁም ነበር።

፳፱ እና ብዙ መሬቶችንም አየ፤ እና እያንዳንዱም መሬት ምድር ተብለው ተጠርተው ነበር፣ እናም በእነዚህ ላይ ነዋሪዎች ነበሩ።

፴ እንዲህም ሆነ ሙሴም እንዲህ በማለት እግዚአብሔርን ጠራ። እባክህ ነገረኝ፣ እንዴት እነዚህ ነገሮች እንዲህ ሆኑ እናም በምን እነዚህን ሰራሀቸው?

፴፩ እናም እነሆ፣ የጌታ ክብር በሙሴ ላይ አርፎ ነበር፣ ስለዚህ ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት ቆመ፣ እና ከእርሱም ጋር ሠጋት ለፊት ተነጋገረ። እናም ጌታ አምላክ ለሙሴ እንዲህ አለው፤ በራሴ ላይ እግዚአብሔርን ነገሮች ሰርቼአለሁ። ይህም ጥበብ ነው እናም ይህም በእኔ ዘንድ ይቀራል።

፴፪ እና በሀይሴ ምታልም፣ እንዲሁም ላበጸጋና ሐበእውነት በተሞላው አንድያ ልጄ እነዚህን ፈጠርኩኝ።

፳ ሀ ቅ. መ. መ. ሲ. ያ. ል።
 ለ ጆ. ስ. — ታ. ፩፡፲፭-፲፮።
 ቅ. መ. መ. ጸሎት።
 ፳፩ ሀ ቅ. መ. መ. ዲ. ያ. ብሎስ።
 ፳፪ ሀ ማ. ቱ. ፲፫፡፵፩-፵፪።
 ሞላያ ፲፮፡፩-፫።
 ፳፱ ሀ ቅ. መ. መ. መንፈስ ቅዱስ።
 ፳፮ ሀ ዘፀአ. ፲፬፡፳፩-፳፪።
 ለ ዘፀአ. ፱፡፲፮።
 ሐ ቅ. መ. መ. ሀይል፤ ክህነት።
 ፳፮ ሀ ቅ. መ. መ. የተመረጠ

(ቅጽል ወይም ስም)።
 ለ ፩ ነገሥ. ፰፡፶፩-፶፫።
 ቅ. መ. መ. እስራኤል።
 ሐ ፩ ኔፊ. ፲፯፡፳፫-፳፭።
 መ ዘፀአ. ፫፡፲፪።
 ፳፯ ሀ ት. እና ቃ. ህዌ፡፵፯፤
 መሴ ፩፡፰።
 ቅ. መ. መ. ራዕይ።
 ፳፱ ሀ ቅ. መ. መ. ምድር።
 ፴፩ ሀ ዘዳግ. ፭፡፱፤
 መሴ ፩፡፲፩።
 ለ ኢላ. ፵፭፡፲፯-፲፰፤

፪ ኔፊ ፪፡፲፬-፲፮።
 ፴፪ ሀ የሐ. ፩፡፩-፱፤ ፲፱፤
 ዕብ. ፩፡፩-፫፤
 ራዕ. ፲፱፡፲፫፤
 ያዕቆ. ፱፡፱፤
 ሙሴ ፩፡፩፤ ፭።
 ቅ. መ. መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
 ለ መዝ. ፲፱፡፳፤
 ሙሴ ፭፡፯-፰።
 ቅ. መ. መ. ጸጋ።
 ሐ ቅ. መ. መ. እውነት።

፱፫ እና ለመቁጠር የማይቻል ሃክለማ ትንም ላፈጠርኩኝ፤ እና የፈጠርኳቸውም ለራሴ አላማ ነው፤ እና ላክንድያ ልጄ በሆነው ወልድም እነዚህን ፈጠርኳቸው።

፱፬ ከሁሉም ሆኖ መጀመሪያ ሰውንም በትርጉም ላብዙ የሚባለውን ላክዳም ብዬ ጠራሁት።

፱፭ ነገር ግን ስለዚህ ምድርና በዚህ ስለሚኖሩት ታሪክ ብቻ ነው የምሰጥህ። እነሆ፣ በሀይሌ ቃል ያለፉ ብዙ አለማት አሉ። እና አሁን የሚኖሩ ብዙዎችም አሉ፤ እና በሰው ለመቆጠር የሚያዳግቱ ናቸው፤ ነገር ግን ሁሉም ነገሮች በእኔ የሚቆጠሩ ናቸው፤ የእኔ ናቸው እና ሃክው ቃቸዋለሁና።

፱፮ እንዲህም ሆነ ሙሴ ለጌታ እንዲህ ብሎ ተናገረ፡ እግዚአብሔር ሆይ፣ ለአገልጋይህ ርዕሰ-ህይወት ይሰማህ፤ እና ስለዚህ ምድርና ኗሪዎቿ እናም ስለሰማያት ንገረኝ፤ ከዚያም አገልጋይህ ይረካል።

፱፯ እናም ጌታ እግዚአብሔር ለሙሴ እንዲህ ሲል ተናገረ፡ ሰማያት፣ እነርሱም ብዙ ናቸው፤ እና በሰው ሊቆጠሩም አይችሉም፤ ነገር ግን በእኔ ይቆጠራሉ፤ የእኔ ናቸውና።

፱፰ እና አንድ ምድር ስታልፍ፣ እና የዚያም ሰማያት እንዲሁም ሌላ ይመጣል፤ እናም ለስራዬ እና ለቃላቶቼ ምንም ምልክት ላላቸውም።

፱፱ እነሆ፣ የሰውን ህያውነት እና ላዘለ አለማዊ ህይወት ማምጣት ስራዬ እና ማክብራ ይህ ነው።

፳ አሁንም፣ ልጄ ሙሴ፣ ስለቆምክባት

ምድር በሚመለከት እነግርሀለሁ፤ እና የምናገራቸውንም ነገሮች ማፍ።

፱፩ እናም የሰው ልጆች ቃላቱን እንደማይረባ በሚመለከቱበትና ከጻፍካቸው ውስጥ ብዙ ቃላትን ማረጋገጥ ጊዜ፣ እነሆ፣ እንደ አንተ ላይነት ሌላንም አስነሳለሁ፤ እና ላይነቱም ከሚያምኑት ሰው ልጆች ጋር ሁሉ መካከል እንደገና ይገኛሉ።

፱፪ (እነዚህ ቃላት ለሙሴ ማተካገራትም በተራራ ላይ ነው፤ የዚህም ስም በሰዎች ልጆች አይታወቅም። አሁንም እነዚህ ለእናንተም ተነግረዋል። ከሚያምኑት ሌላ በስተቀር ለማንም አታሳይ። እንዲህም ይሁን። አሜን።)

ምዕራፍ ፪

[ሰኔ-ጥቅምት ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.)]

እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ— የተለያዩ አይነት ፍጥረታት ተፈጠሩ— እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረ እና በሁሉም ነገሮች ላይ ግዛትን ሰጠው።

፩ እንዲህም ሆነ ጌታም ለሙሴ እንዲህ ሲል ተናገረ፡ እነሆ፣ ስለዚህ ሰማይ እና ስለዚህ ምድር በሚመለከት ላይኛው ላይ ለሁሉም የምናገራቸውን ቃላት ጻፍ። ምሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር፣ የመጀመሪያውና የመጨረሻው እኔ ነኝ፤ ምሁሉን ለጄም እነዚህን ፈጠርኩ፤ አዎን፣ በመጀመሪያ ሰማይን ፈጠርኩ፤ እናም ከዚያም የምትቆምበትን ምድር ፈጠርኩ።

፪ እና ምድርም ቅርጽ የለኸና ባይ ነበ

፱፫ ሀ መዘ. ፳፡፫-፱፤
ት. እና ቃ. ፳፮፡፳፱፤
ሙሴ ፯፡፳፱-፴።
ለ ቅ. መ. መ. መፍጠር፣ ፍጥረት።
ሐ ሙሴ ፩፡፮።
፱፬ ሀ ሙሴ ፫፡፯።
ለ ሙሴ ፱፡፳፯፤ ፯፡፱።
ሐ ከብር. ፩፡፫።
ቅ. መ. መ. አዳም።
፱፭ ሀ ሙሴ ፩፡፮፤ ፯፡፱፮።
ቅ. መ. መ. ሁሉን የሚያውቅ።
፱፮ ሀ ከብር. ፱፡፩።
ቅ. መ. መ. ሰማይ።

፱፫ ሀ ሙሴ ፩፡፱።
፱፬ ሀ ቅ. መ. መ. የማይሞት፤
አለሚችነት።
ለ ቅ. መ. መ. የዘለዓለም ህይወት።
ሐ ሮሜ ፳፡፲፮-፲፯፤
፪ ኔፌ. ፪፡፲፬-፲፭።
ቅ. መ. መ. የቤዛነት ዕቅድ።
መ ቅ. መ. መ. ክብር።
፱ ሀ ፪ ኔፌ. ፳፱፡፲፩-፲፪።
፱፩ ሀ ፩ ኔፌ. ፲፫፡፳፫-፴፪፤
ሙሴ ፩፡፳፫።
ለ ፪ ኔፌ. ፫፡፯-፲፱።

ሐ ፩ ኔፌ. ፲፫፡፴፪፤ ፴፱-፵፤
ት. እና ቃ. ፱፤፪።
፱፪ ሀ ሙሴ ፩፡፩።
፪ ፩ ሀ ቅ. መ. መ. ሰማይ።
ለ ሙሴ ፩፡፰።
ሐ ሙሴ ፩፡፴፤ ፴፮።
መ ቅ. መ. መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ—
እግዚአብሔር አብ።
ሠ ቅ. መ. መ. አንድያ ልጅ።
ረ ቅ. መ. መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
፪ ሀ ዘፍጥ. ፩፡፪፤ ከብር. ፱፡፪።

ረች፤ እና አንዳችም አልነበረባትም፤ ጥልቁ በጨለማ እንዲዋጥ አደረግሁኝ፤ እና መንፈሴም በውሆች ላይ ሰፈፈ፤ እኔ እግዚአብሔር ነኝና።

፫ እናም እኔ እግዚአብሔርም ብርሀን ይሁን አልኩ፤ እና ብርሀንም ሆነ።

፬ እናም እኔ እግዚአብሔርም ብርሃኑ ማለትም እንደሆነ አየሁ። እናም እኔ እግዚአብሔርም ብርሃንን ከጨለማ ለየኹት።

፭ እናም እኔ እግዚአብሔርም ብርሃኑን ቀን ብዬ ጠራሁት፤ ጨለማውንም ሌሊት ብዬ ጠራሁት፤ እናም ይህን ያደረኩትም በሀይሌ ምልክት፤ እና ላየተናገርኩት ተከናወነ፤ እናም ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ፤ አንድ ሳቀን።

፮ ደግሞም፣ እኔ እግዚአብሔር እንዲህ አልኩ፤ በውጥች መካከል ማጠፋፈር ይሁን፤ እና እንዳልኩትም ሆነ፤ እና እንዲህም አልኩ፤ በውኃና በውኃ መካከልም ይክፈል፤ እና ይህም ተፈጸመ፤

፯ እና እኔ እግዚአብሔር ጠፈርን አደረግሁ፤ እና ሁጥጥ፣ አምን፣ ከጠፈሩ በታችና ከጠፈሩ በላይ ያለውን ውጥጥ ለየኹኝ፤ እና ይህም እንደተናገርኩትም ሆነ።

፰ እና እኔ እግዚአብሔርም ጠፈርን ሰማይ ብዬ ጠራሁት፤ እናም ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ፤ ሁለተኛ ቀን።

፱ እና እኔ እግዚአብሔር እንዲህ አልኩ፤ ከሰማይ በታች ያለው ውሀ ማለትም ስፍራ ይሰብሰብ፤ እናም እንዲህም ሆነ፤ እና እኔ እግዚአብሔር እንዲህ አልኩ፤ የብሱም ይገለጥ አልኩ፤ እናም እንዲህም ሆነ።

፲ እና እኔ እግዚአብሔርም የብሱን ምድር ብዬ ጠራሁት፤ እና የውኃ መካከል ማቻውንም ባሕር ብዬ ጠራሁት፤ እናም እኔ እግዚአብሔርም የሰራዊቶቹ ነገሮች ሁሉ መልካም እንደሆኑ አየሁ።

፲፩ እና እኔ እግዚአብሔርም እንዲህ አልኩ፤ ምድር ዘርን የሚሰጥ ማርንና ቡቃ ያን በምድርም ላይ እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን ታብቅል፤ እና ይህም እንዳልኩት ሆነ።

፲፪ እና ምድርም ዘርን የሚሰጥ ማርንና ቡቃ ያን እንደ ወገኑ ዘሩም ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን እንደ ወገኑ አበቀለች፤ እና እኔ እግዚአብሔርም የፈጠርኳቸው ነገሮች ሁሉ መልካም እንደሆኑ አየሁ።

፲፫ ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ፤ ሦስተኛ ቀን።

፲፬ እና እኔ እግዚአብሔርም እንዲህ አልኩ፤ ቀንና ሌሊትን ይለዩ ዘንድ ብርሃናት በሰማይ ጠፈር ይሁኑ፤ ለምልክቶች ለዘመናት ለዕለታት ለዓመታትም ይሁኑ አልኩ፤

፲፭ በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር ብርሃናት ይሁኑ፤ እና እንዲህም ሆነ።

፲፮ እናም እኔ እግዚአብሔርም ሁለት ታላላቅ ብርሃናትን አደረግሁኝ፤ እናም ትልቁ ብርሃን በቀን እንዲሰለጥን፤ እና ትንሹ ብርሃን በሌሊት እንዲሰለጥን አደረግሁኝ፤ እና ትልቁ ብርሃን ጸሀይ ነበር፤ እናም ትንሹ ብርሀን ጨረቃ ነበር፤ ከዋክብትንም በቃላቶቹ መሰረት ደግሜ አደረግሁኝ።

፲፯ እና እኔ እግዚአብሔርም፣ ለምድር ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር አኖርኳቸው፤

፲፰ እናም ጸሀይ በቀን እንዲሰለጥን፤ እና ጨረቃም በሌሊት እንዲሰለጥን፤ እና ብርሃንን ከጨለማ እንዲለዩ አደረግሁኝ፤ እና እኔ እግዚአብሔርም የሰራዊቶቹ መልካም እንደሆኑ አየሁ፤

፲፱ ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ፤ አራተኛ ቀን።

<p>፫ ሀ ት. እና ቃ. ፱፥፳፥፳፫-፲፫፥፳፫ ቅ. መ. መ. ብርሀን፤ የክርስቶስ ብርሀን። ፬ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፬፤ አብር. ፱፥፱፤ ፭ ሀ መሴ. ፩፥፴፪።</p>	<p>ለ ፪ ቆሮ. ፱፥፮። ሐ ዘፍጥ. ፩፥፭። ፮ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፳፫-፳፫። ፯ ሀ አብር. ፱፥፱-፲፫። ፰ ሀ ቅ. መ. መ. ሰማይ። ፱ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፱፤</p>	<p>አብር. ፱፥፱። ፲ ሀ ቅ. መ. መ. ምድር። ፲፩ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፲፩-፲፪፤ አብር. ፱፥፲፩-፲፪። ፲፮ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፲፮።</p>
---	---	---

፳ እና እኔ እግዚአብሔርም እንዲህ አልኩ፡፡ ውኃ ሕያው ነፍስ ያላቸውን ተንቀሳቃሾች ታስገኝ፤ ወፎችም ከምድር በላይ ከሰማይ ጠፈር በታች ይብረሩ።

፳፩ እናም እኔ እግዚአብሔርም ታላላቆች ማሳሰቢያዎችን፤ ውኃይቱ እንደ ወገኑ ያስገኘቸውንም ተንቀሳቃሾቹን ሕያዋን ፍጥረታት ሁሉ፤ እንደ ወገኑ የሚበሩትንም ወፎች ሁሉ ፈጠርኩኝ፤ እና እኔ እግዚአብሔርም የፈጠርኳቸው ነገሮች ሁሉ መልካም እንደሆኑ አየሁ።

፳፪ እና እኔ እግዚአብሔርም እንዲህ ብዬ ባረኳቸው፡፡ ብዙ ሰባተኛው የባሕርንም ውኃ ሙሉአት፤ ወፎችም በምድር ላይ ይብዙ።

፳፫ እና ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ፤ አምስተኛ ቀን።

፳፬ እናም እኔ እግዚአብሔርም እንዲህ አልኩ፡፡ ምድር ሕያዋን ፍጥረታትን እንደ ወገኑ፤ እንስሳትንና ተንቀሳቃሾችን የምድር አራዊትንም እንደ ወገኑ ታውጣ፤ እና ይህም ሆነ።

፳፭ እና እኔ እግዚአብሔር የምድር አራዊትን እንደ ወገናቸው አደረግሁ፤ እንስሳውንም እንደ ወገናቸው፤ የመሬት ተንቀሳቃሾችንም እንደ ወገናቸው አደረግሁኝ፤ እና እኔ እግዚአብሔርም እነዚህ ነገሮች ሁሉ መልካም እንደሆኑም አየሁ።

፳፮ እና እኔ እግዚአብሔርም ከመጀመሪያው ጀምሮ ከእኔ ጋር ለነበረው ህለአንድ ያልጄ እንዲህ አልኩ ሰውን ላበመልካችን፤ በአምሳላችን ላይንፍጠር፤ እናም ይህም ሆነ። እና እኔ እግዚአብሔርም እንዲህ አልኩ፡፡ የባህር አሳቸንና፤ የሰማይ ወፎችን፤ ከብቶችንና፤ ምድርን ሁሉ፤ እናም በምድር በሚንቀሳቀሱ ፍጡራንን ሁሉ ምይግዙ።

፳፯ እና እኔ እግዚአብሔር ሰውን በመልኬም፤ በአንድ ያልጄ መልክ፤ ፈጠርሁት፤ ወንድና ሴት አድርጌም ፈጠርኳቸው።

፳፰ እና እኔ እግዚአብሔርም ባረኩ አቸው፡፡ እንዲህም አልኳቸው፡፡ ብዙ ሰባተኛው፤ ምድርንም ሙሉአት፤ ግዙአትም፤ የባሕርን ግሥቶች፤ የሰማይን ወፎች፤ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሕያው ፍጡራንን ሁሉ ግዙአቸው።

፳፱ እና እኔ እግዚአብሔርም ሰውን እንዲህ አልኩት፡፡ እነሆ፤ ምብል ይሆንህ ዘንድ በምድር ፊት ሁሉ ላይ ዘሩ በእርሱ ያለውን ሐመልማል ሁሉ፤ እና የዛፍን ፍሬ የሚያፈራውንና ዘር ያለውንም ዛፍ ሁሉ ስጥቼህ ለሁ።

፴ እና ለምድር አራዊት ሁሉ፤ ለሰማይ ወፎች ሁሉ፤ ሕያው ነፍስ ለሰጠኋቸው ለምድር ተንቀሳቃሾችም ሁሉ፤ የሚበቅለው ሐመልማል ሁሉ መብል ይሁንላቸው፤ እና ይህም አንዳልኩት ሆነ።

፴፩ እና እኔ እግዚአብሔርም ያደረኳቸውን ሁሉ አየሁ፤ እና እነሆ፤ የሰራኋቸው ነገሮች ሁሉ እጅግ ምልክም ነበሩ፤ እና ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ፤ ላስድስተኛ ቀን።

ምዕራፍ ፫

[ሰኔ-ጥቅምት ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.)]

እግዚአብሔር ሁሉንም ነገሮች በፍጥረታዊ አካል ከመፍጠሩ በፊት መንፈሳዊ አካል ፈጥሯቸዋል—በመጀመሪያ ሰውን፤ መጀመሪያ ስጋን፤ ፈጠረ—ሴትም ለወንድ ረዳት ነች።

፩ እንደዚህም ሰማይና ምድር፤ በውስጣቸውም ያሉት ሰራዊታቸውም ሁሉ ላተፈጸሙ።

<p>፳፩ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፳፩፥ አብር. ፱፥፳፩፥ ፳፪ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፳፪፥፳፭፥ አብር. ፱፥፳፪፥፳፭፥ ፳፮ ሀ ቅ. መ. መ. አ. የሱስ ክርስቶስ። ለ ዘፍጥ. ፩፥፳፮፥፳፯፥ ሙሴ ፮፥፳፡፫፥፩፥ አብር. ፱፥፳፮፥፳፯፥</p>	<p>ሐ ቅ. መ. መ. መፍጠር፤ ፍጥረት። መ ዘፍጥ. ፩፥፳፰፥ ሙሴ ፭፥፩፥ አብር. ፱፥፳፰፥ ፳፯ ሀ ቅ. መ. መ. እግዚአብሔር፤ አምላክ። ፳፰ ሀ ሙሴ ፭፥፪፥ ፳፱ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፳፱፥፴፥</p>	<p>አብር. ፱፥፳፱፥፴፥ ፴፱ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፴፩፥ ት. እና ቃ. ፶፱፥፲፮፥፳። ለ ዘፀአ. ፳፥፲፩፥ አብር. ፱፥፴፩፥ ፫ ፩ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፩፥ አብር. ፭፥፩፥ ለ ቅ. መ. መ. መፍጠር፤ ፍጥረት።</p>
--	---	--

፪ እና እኔ እግዚአብሔር ስራዬን፤ እና ያደረግኳቸውን ነገሮች ሁሉ፤ በሰባተኛው ቀን ፈጸምኩኝ፤ እና ከምሰራው ስራ ሁሉ ማሰባተኛው ቀን ላረፍኩኝ፤ እና ሁሉም ያደረግኳቸው ተፈጸሙ፤ እና እኔ እግዚአብሔር እነርሱ መልካም እንደሆኑም አየሁ፤

፫ እና እኔ እግዚአብሔርም ሰባተኛውን ቀን ማረኩት፤ ቀደስኩትም፤ እኔ እግዚአብሔርም ካደረግኳቸው እና ከመፍጠር ሳስራዬ ሁሉ ያረፍኩት በሰባተኛው ቀን ነውና።

፬ አሁንም እነሆ እንዲህ እልሀለሁ፤ በተፈጠሩበት፤ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ሰማይንና ምድርን በሰራሁበት በዚያ ቀን፤ እነዚህም የሰማይና የምድር ትውልዶች ናቸው።

፭ እናም የሜዳ ቁጥቋጦ ሁሉ በምድር ላይ ከመተከሉ ሰፊት፤ የሜዳውም ቡቃያ ሁሉ በምድር ላይ ከመብቀሉ በፊት ላየተፈጠሩ ናቸው። እኔ እግዚአብሔር አምላክም የተናገርኩባቸውን ነገሮች ሁሉ ከምድር ፊት በፍጥረታዊ አካል ከመፈጠራቸው በፊት ሳለሙን ፈጥረኩ አካል ፈጥረኩ አቸዋለሁና። እኔ እግዚአብሔር አምላክም በምድር ላይ ገና ዝናብ አላዛነብኩምና። እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም የሰውን ልጆችን ሁሉ ማፈጥራለሁ፤ እና ምድርን የሚያለማ ሰው ግን አልነበረም፤ ሳለሰማይ ውስጥ ሳልፈጥረኩ አቸዋለሁና፤ እና በምድር ላይ ምንም ስጋ፣ ወይም ውሀ፣ ወይም አየር አልነበረም።

፮ ነገር ግን እኔ እግዚአብሔር አምላክም ተናገርኩኝ፤ ሁሉም ከምድር ወጣ፤ የምድርንም ፊት ሁሉ አጠጣ።

፯ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር ማፈር አበጀሁኝ፤ በአፍጫውም የህይወትን አስተንፋስ እፍ አልኩበት፤ እና ሳሰውም ህያው ሳነፍስ፤ በምድረም ላይ ማመጃመሪያ ስጋ፣ ደግሞም የመጀመሪያም ሰው ሆነ፤ ይህም ቢሆን፤ ሁሉም ነገሮች በፊት ነበር የተፈጠሩት፤ ነገር ግን በቃላቱ በኩል እንደመንፈሳዊነት ነበር የተደረጉትና የተፈጠሩት።

፰ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ለምድር ውስጥ በምሰራቅ ገነትን ተከልኩኝ፤ የፈጠርኩትንም ሰው በዚያ አኖርኩት።

፱ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ለማየት ደስ የሚያስኘውን ዛፍ በተፍጥሮ አበቀልኩኝ፤ እና ሰውም ሊያየው ይችላል። እናም ይህም ህያው ነፍስም ሆነ፤ ይህን በፈጠርኩበት ጊዜ መንፈሳዊ ነበር፤ እኔ እግዚአብሔር በመላው ግዛቴ በፈጠርኩት፤ አዎን፤ ሁሉንም ነገሮች ሰው እንዲጠቀምባቸው ባዘጋጀኋቸው፤ ውስጥ ቀርተዋልና፤ እና ሰው ይህም ለምግብ ጥሩ እንደሆኑ አየ። እኔ እግዚአብሔር አምላክም በገነትም መካከል ማህደራትን ዛፍ፤ እና ደግሞም መልካምንና ክፉን የሚያስታውቀውንም ላዛፍ ተከልኩኝ።

፲ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክ፤ ወንዝም ገነትን ያጠጣ ዘንድ ከዔድን ይወጣ ዘንድ አደረግሁኝ፤ እናም በአራት ማክፍል ይከፈል ነበር።

፲፩ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክ የመጀመሪያውን ፊሶን ብዬ ጠራሁት፤ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ወርቅ በፈጠርኩበት የኤውላጥን ምድር የሚከብብ ነበር፤

<p>፪ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፪-፫፤ አብር. ፭፥፪-፫፤ ቅ. መ. መ. እረፍት። ለ ቅ. መ. መ. የሰንበት ቀን። ፫ ሀ ሞዛያ ፲፫፥፲፱። ለ ዘፀአ. ፴፩፥፲፬-፲፭። ፭ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፱-፭፤ አብር. ፭፥፱-፭። ለ ሙሴ ፮፥፶፩። ሐ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፩-፴፬፤</p>	<p>አብር. ፫፥፳፫። ቅ. መ. መ. የመንፈስ ፍጥረት። መ ቅ. መ. መ. መንፈስ። ሠ ዘፍጥ. ፪፥፭። ረ ቅ. መ. መ. ሰማይ። ለ ቅ. መ. መ. ሰው፤ ሰዎች— ሰው፤ የሰማይ አባት የመንፈስ ልጅ። ፮ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፮። ፯ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፯፤</p>	<p>ሙሴ ፱፥፳፭፤ ፮፥፶፱፤ አብር. ፭፥፯። ለ ቅ. መ. መ. አዳም። ሐ ቅ. መ. መ. ነፍስ። መ ሙሴ ፩፥፴፱። ፰ ሀ ቅ. መ. መ. ዔድን። ፱ ሀ ቅ. መ. መ. የህይወት ዛፍ። ለ ዘፍጥ. ፪፥፱። ፲ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፲።</p>
---	---	---

፲፪ እና የዚያም ምድር ወርቅም ጥሩ ነበር፤ እና ከዚያም ሉልና የከበረ ድንጋይ ይገኝ ነበር።

፲፫ እና የሁለተኛው ወንዝ ስም ግዮን ነበር፤ እርሱም የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ይከብብ ነበር።

፲፬ እና የሦስተኛውም ወንዝ ስም ጤግ ሮስ ነበር፤ እርሱም በአሦር ምሥራቅ የሚሄድ ነበር። እና አራተኛውም ወንዝ ኤፍራጥስ ነበር።

፲፭ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ወሰጄያ በጃትም ይጠብቃትም ዘንድ በዔድን ገነት አስቀመጥኩት።

፲፮ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን እንዲህ በማለት አዘገዡት፡ ከገነት ዛፍ ሁሉ ለመብላት ነጻ ነህ፤

፲፯ ነገር ግን መልካምና ክፋን ከሚያሳውቅህ ዛፍ አትብላ፤ ቢሆንም ለአንተ ስለተተሰጥቶህልና፤ ነገር ግን፡ እንደከለከልኩህ አስታውስ፡ ምክንያቱም ከእርሱም በበላህ ላቀን በእርግጥ ሐትሞታለህና።

፲፰ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ላክንድያ ልጄ እንዲህ አልኩት፡ ሰው ብቻውን መሆኑ መልካም አይደለም፤ ስለዚህ ላረዳት እንፍጠርለት።

፲፱ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም የዱር አራዊትንና የሰማይ ወፎችን ከምድር ሰራሁ፤ እናም ለእያንዳንዳቸውም ምን ስም እንዲያወጣቸው ለማየት ወደ አዳም እንዲሄዱ አዘገዡኝ፤ እናም እነርሱም ሕያው ነፍስ ነበሩ፤ እኔ እግዚአብሔር የህይወት አስተንፋስ እኛ ብይላቸዋለሁና፤ እና አዳምም ሕያው ነፍስ ያለውን ሁሉ በስሙ እንደ ጠራው ስሙ እንዲሆንም አዘገዡኝ።

፳ እና አዳም ለእንስሳት፣ ለሰማይ ወፎች፣ እና ለዱር አራዊት ሁሉ ስም አወጣላቸው፤ ነገር ግን ለአዳም እንደ እርሱ ያለ ረዳት አልተገኘለትም ነበር።

፳፩ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም በአዳም ላይ ከባድ እንቅልፍን ጣልኩበት፤ አንቀላፋም፣ እና ከጎኑ አንዲት አጥንት ወሰድኩና ስፍራውንም በስጋ ዘጋሁ።

፳፪ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ከወንዱ የወሰድኩትን ዐጥንት ሴት አድርጌ ሰራኋት፤ እናም ወደ አዳምም አመጣኋት።

፳፫ አዳምም እንዲህ አለ፡ ይህች አጥንት ከአጥንቴ፣ ስጋዎም ከስጋዬ ናት፤ እርሰዋ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል።

፳፬ ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፤ ከሚስቱም ሆጣበቃል፤ ሁለቱም ላክንድ ስጋ ይሆናሉ።

፳፭ አዳምና ሚስቱ ሁለቱም ዕራቁታቸውን ነበሩ፤ እና አይተፋፈሩም ነበር።

ምዕራፍ ፬

[ሰኔ-ጥቅምት ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.)]

እንዴት ሰይጣን ዲያብሎስ እንደሆነ— ሰይጣን ሔዋንን ፈተነ—አዳምና ሔዋን ወደቁ፣ እናም ሞት ወደ ምድር መጣ።

፩ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ለሙሴ እንዲህ አልኩት፤ በአንድያ ልጄ ስም ያዘገከው ያ ሰይጣንም ሳከመጀመሪያው ጊዜ የነበረ ነው፤ እና በፊቴም እንዲህ በማለት መጣ፤ እነሆ፣ አለሁ፣ እኔን ላከኝ፣ ልጅህም እሆናለሁኝ፣ እና አንድም ነፍስ እንዳይጠፋ፣ የሰውን ዘር አድናለሁ፣ እና በእርግጥም ይህን ሐደርጋለሁ፤ ስለዚህ ክብርህን ስጠኝ።

፪ ነገር ግን እነሆ፣ ውዱና ከመጀመሪያ

<p>፲፯ ሀ ሙሴ ፯፡፴፪። ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ። ለ አብር. ፭፡፲፫። ሐ ዘፍጥ. ፪፡፲፯። ቅ.መ.መ. ስጋዊ ሞት፤ ስጋዊ፣ የሚሞት። ፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. አንድያ ልጅ።</p>	<p>ለ ዘፍጥ. ፪፡፲፰፤ አብር. ፭፡፲፬። ፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ሔዋን፤ ሴት፣ ሴቶች። ፳፫ ሀ ዘፍጥ. ፪፡፳፫፤ አብር. ፭፡፲፯። ፳፬ ሀ ዘፍጥ. ፪፡፳፬፤</p>	<p>ት. እና ቃ. ማ፪፣ ፳፪፤ ማ፱፣ ፲፭-፲፮፤ አብር. ፭፡፲፯-፲፰። ለ ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣ መጋባት። ፬ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ። ለ ት. እና ቃ. ፳፱፣ ማ፯-ማ፺። ሐ ኢሳ. ፲፬፣ ፲፪-፲፭።</p>
--	---	---

ጊዜ ጀምሮ ማተመረጠው ተወዳጁ ላልጀምሮ እንዲህ አለኝ—አባት ሆይ፤ ሙሉ ቃድህ ይፈጸም፤ እናም ማክብርም ለዘለአለም ያንተ ይሁን።

፫ ስለዚህ ሰይጣን ስለመጠቀሱና እኔ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠሁትን የሰው ላይ ምርጫ ለማጥፋት ስለፈለገ፤ እና ደግሞም የራሴን ሀይል ለእርሱ እንድሰጠው ስለፈለገ ዘንድ፤ በአንድ ያልጄ ሃይል ሐንን ዲጣል አደረግሁኝ፤

፬ እና እርሱም ሰይጣን፤ አዎን፤ እንዲሁም ድምጹን የማያደምጡትን ሁሉ የሚያታልለው እና ሰዎችን እንዳያይ አድርጎ በፈቃዱም እንደ እስርኞች የሚመራቸው፤ እንዲሁም የሀሰት አባት ዲያብሎስ ሆነ።

፭ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠርኳቸው ከምድር አውሬዎች ሁሉ ይልቅ እባብም ማተኮለኛ ነበር።

፮ እና (ብዙዎችን ወደ ራሱ ስለወሰደ) ሰይጣን በእባቡ ልብ ውስጥ ይህን አደረገ፤ እና እርሱም ማህንን ለማሳሰት ፈለገ። የእግዚአብሔርንም ሀሳብ አያውቅምና፤ ስለዚህም ምድርን ለማጥፋት ፈለገ።

፯ እና ሴቲቱንም እንዲህ አላት፡ አዎን፤ እግዚአብሔር—ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ ብሏል? (እና በእባቡ አፍ ነበር የተናገረው።)

፰ እና ሴቲቱም እባቡን እንዲህ አለችው፡ በገነት ካለው ከዛፍ ፍሬ እንበላለን፤

፱ ነገር ግን በገነት መካከል ከምትመለከቷቸው ከዛፍ ፍሬ፤ እግዚአብሔር እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም ብሏል።

፲ እና እባብም ለሴቲቱ አላት፡ በእርግጥም አትሞቱም፤

፲፩ ከእርሱም በበላችሁ ቀን ማይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካምንና ክፉን ላይም ታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ።

፲፪ እና ሴቲቱም ዛፍን ለመብላት የማረ እንደ ሆነ፤ ለዓይንም እንደሚያስጎመጅ፤ ለጥበብም ማልካም እንደ ሆነ አየች፤ ከፍሬውም ወሰደችና ላለች፤ ለባልዋም ደግሞ ሰጠችው እርሱም ከእርሰዋ ጋር በላ።

፲፫ እና የሁለቱም ዐይኖች ተከፈቱ፤ እና ራቁታቸውን መሆናቸውንም አወቁ። እናም የበለስ ቅጠሎች ሰፍተው ለእነርሱ ለራሳቸው ግልድም አደረጉ።

፲፬ እነርሱም ቀኑ በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔር አምላክን ድምፅ ከገነት ውስጥ ሲመላለስ ሰሙ፤ አዳምና ሚስቱም ከእግዚአብሔር ከአምላክ ፊት በገነት ዛፍ ሞከሩ ከል ተሸሸጉ።

፲፭ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም አዳምን ጠርቼ፤ የት ሕይወት? አልኩት።

፲፮ እርሱም አለ፡ ድምጽህን በገነት ሰማሁ፤ ራቁቴን ስለሆንህ ፈራሁ፤ ተሸሸሃሁም።

፲፯ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ለአዳም እንዲህ አልኩት፡ ራቁትህን እንደሆንህ ማን ነገረህ? ከእርሱ እንዳትበላ፤ ከበላህም ማሞት አለብህ ብዬ ካዘዝሁህ ዛፍ በላህ?

፲፰ አዳምም አለ፡ የሰጠኸኝ እና ከእኔ ጋር እንድትሆን ያዘዝኸኝ ሴት፡ እርሰዋ የዛፍን ፍሬ ሰጠችኝና በላሁ።

፪ ሀ ሙሴ ፯፥፴፱፤ አብር. ፫፥ጳ፯። ቅ.መ.መ. ቀድሞ መመረጥ። ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ። ሐ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፤ አምላክ— እግዚአብሔር አብ። መ ሉቃ. ፳፪፥፵፪። ህ ቅ.መ.መ. ክብር። ፫ ሀ ቅ.መ.መ. የሰማይ ሸንጎ። ለ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።

ሐ ት. እና ቃ. ፪፮፥፳፭-፳፯። ፱ ሀ ፪፩ ፪፥፲፰፤ ት. እና ቃ. ፲፥፳፭። ቅ.መ.መ. ሐሰት፤ ሸንጎላ (ውሸት)፤ መዋሸት፡ ማታለል። ፭ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፩፤ ሞዛያ ፲፮፥፫፤ አልማ ፲፪፥፱። ፮ ሀ ቅ.መ.መ. ሔዋን። ፯ ሀ ቅ.መ.መ. ዔድን።

፲፩ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፫፤ ሙሴ ፭፥፲። ለ አልማ ፲፪፥፴፩። ፲፪ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፯። ለ ቅ.መ.መ. የአዳም እና የሔዋን ውድቀት። ፲፫ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፳፭። ፲፬ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፰። ፲፭ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፱። ፲፮ ሀ ሙሴ ፫፥፲፮።

፲፱ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ሴቲ ቱን፤ ይህ ያደረግሽው ነገር ምንድን ነው? አልኳት። እና ሴቲቱም አለች፡፡ እባቡ ሆኖ አሳተኝና በላሁ።

፳ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም እባቡን እንዲህ አልሁት፤ ይህን ስላደረግህ ማእከላት ከምድር አራዊትም ሁሉ ተለይተህ አንተ የተረገምህ ትሆናለህ፤ በሆድህም ትሄዳለህ፤ አፈርንም በሕይወትህ ዘመን ሁሉ ትበላለህ።

፳፩ በአንተና በሴቲቱ መካከል፡፡ በዘርህና በዘርዋም መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፤ እና እርሱ ራሱን ይቀጠቅጣል፤ አንተም ሽኩናውን ትቀጠቅጣለህ።

፳፪ ለሴቲቱም እኔ እግዚአብሔር አምላክም እንዲህ አልኳት፡፡ በፀንሰሽ ጊዜ ሆኔን ቅሽን እጅግ አበዛለሁ። በጭንቅ ትወልጃለሽ፤ እና ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆናል፤ እርሱም ገዥሽ ይሆናል።

፳፫ ለአዳምም እኔ እግዚአብሔር አምላክ አልኩት፡፡ የሚሰትህን ቃል ስምተሀል፤ ከእርሱ አትብላ ብዬ ያዘዝኩህን ዛፍ በልተሀልና፤ ምድር ከአንተ የተነሣ የተረገመች ትሁን፤ በሕይወት ዘመንህም ሁሉ በድካም ከእርሱም ትበላለህ።

፳፬ እሾህንና አሜካን ታበቅልብሃለች፤ የምድርንም ቡቃያ ትበላለህ።

፳፭ ከምድር ወደ ወጣህበት መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ሆወዝ እንጀራን ትበላለህ—በእርግጥም ትሞታለህና—ከዚህም ስለመጣህ፡፡ ሳፈር ነህና ወደ ዐፈር ትመለሳለህና።

፳፮ አዳምም ለሚስቱ ሔዋን ብሎ ስም አወጣ፡፡ የሕያዋን ሁሉ እናት ናትና፤ እንደዚህም ነው እኔ እግዚአብሔር አምላክ

ማከብዙዎቹ ሴቶች ሁሉ የመጀመሪያዋን የጠራኋት።

፳፯ እኔ እግዚአብሔር አምላክም ለአዳምና ለሚስቱ የቁርበትን ልብስ አደረግሁላቸው፡፡ እና ሆኖ አለበስኳቸው።

፳፰ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ለአንድ ያልጄ እንዲህ አልኩት፡፡ እነሆ ሰውም መልካምንና ክፉን ለለማወቅ ከእኛ እንደአንዱ ሆነ፤ አሁንም እጁን እንዳይዘረጋ፤ ደግሞም ላከሕይወት ዛፍ ወስዶ ለእንዳይበላ፤ ለዘላለምም ሕያው ሆኖ እንዳይኖር፤ ፳፱ ስለዚህ የተገኘባትን መሬት ያርስ ዘንድእኔ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ማከዳድን ገነት አስወጣለሁ።

፴ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ህያው እስከሆንኩኝ ድረስ፡፡ ምላቶቹ ውጤት የሌላቸው መሆን አይገባቸውም፡፡ ከአፌ እንደወጡ መከናወን አለባቸውና።

፴፩ ለዚህ ሰውን አስወጣሁት እና ወደሕይወት ዛፍ የሚወስደውንም መንገድ ለመጠበቅ ማኪናቤልንና የምትገለባበጥ የነበረባል ሰይፍን በዓድን ገነት ምሥራቅ አስቀመጥኩኝ።

፴፪ (እነዚህ ለአገልጋዩ ሙሴ የተናገርኳቸው ቃላት ነበሩ፡፡ እና እውነተኛ እንዲሁም እንደፈቃድ ናቸው። እና ለእናንተም ነግሬ አቸዋለሁ። ከሚያምኑት በስተቀር፡፡ እስከማዝህ ድረስ ከሚያምኑት ሌላ ለማንም ሰው አታሳይ። አሜን)

ምዕራፍ ፭

[ሰኔ-ጥቅምት ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.)]

አዳምና ሔዋን ልጆችን ወለዱ—አዳም መሥዋዕት አቀረበ፤ እግዚአብሔርንም

፲፱ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፲፫፤ ጥዛያ ፲፮፥፫።	፳፮ ሀ ሙሴ. ፩፥፴፱፤ ፯፥፱። ፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. መጠነኛነት።	፩ ኔፊ. ፲፩፥፳፭፤ ሙሴ. ፫፥፱። ቅ.መ.መ. የህይወት ዛፍ።
፳ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፲፫-፲፭።	፳፰ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፳፪። ቅ.መ.መ. ሰው፤	መ አልማ ግፄ፤ ፱-፭።
፳፪ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፲፮።	ሰዎች—የሰው እንደ እግዚአብሔር አይነት ለመሆን ያለው ችሎታ።	፴ ሀ ፩ ነገሥ. ፰፥፶፯፤ ት. እና ቃ. ፩፥፴፰።
፳፭ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፲፭-፲፱። ቅ.መ.መ. የአዳም እና የሔዋን ውድቀት።	ለ ቅ.መ.መ. እውቀት።	፴፩ ሀ አልማ ግፄ፤ ፫። ቅ.መ.መ. ኪናቤል።
ለ ዘፍጥ. ፪፥፯፤ ሙሴ. ፮፥፶፱፤ አብር. ፭፥፯።	ሐ ዘፍጥ. ፪፥፱፤	

አገለገለ—ቃየንና አቤል ተወለዱ—ቃየን አመጸ፤ ሰይጣንንም ከእግዚአብሔር በላይ ወደደ፣ እናም የጥፋት ልጅ ሆነ—ገዳይነትና ክፉነት ተሰፋፋ—ወንጌሉም ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ የተሰበከ ነው።

፩ እንዲህም ሆነ እኔ እግዚአብሔር አምላክ እነርሱን ካስወጣኋቸው በኋላ አዳም መሬቱን ማረስ ጀመረ፤ እና በዱር እንስሳትም ላይ ስልጣን ነበረው፤ እናም እኔ ጌታ እንዳዘዝኩት እንጀራውን በሬቱ ወዝበላ። እናም ሚስቱ ሔዋንም ከእርሱ ጋር አብራው ሰራች።

፪ አዳምም ሚስቱን ሔዋንን አወቀ፤ እርሷም ወንድና ሴት ልጆችን ላወለደች፤ እና እነርሱም በምድር ላይ ሰዎችም ተባዙም።

፫ እናም ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የአዳም ወንድና ሴት ልጆች ሁለት በሁለት በምድር ላይ ተከፋፈሉ፤ እናም መሬቱን ማረስ፤ መንጋዎችን መጠበቅ፤ እናም ወንድና ሴት ልጆችን መውለድ ጀመሩ።

፬ አዳምና ሚስቱ ሔዋን የጌታን ስም ጠሩ፤ እናም ማዕድን ገነት አካባቢም የጌታን ድምጽ እያናገራቸው ሰሙ፤ እና አላዩትም ነበር፤ ከእርሱ ላይ ተዘግተው ነበርና።

፭ እግዚአብሔር አምላካቸውን ለእንዲያ መልኩ፤ እናም ከመንጋዎቻቸው መካከል ሰመጀመሪያ የተወለደውን ለጌታ መሥዋዕት እንዲያቀርቡም ትእዛዛትን ሰጣቸው።

እና አዳምም ለእግዚአብሔር ትእዛዛት ሐታዛዥ ነበር።

፮ ከብዙ ቀናት በኋላ የአምላክ ማመልከክ ወደ አዳም መጥቶ እንዲህ አለው፡ ለጌታ ለመሥዋዕት ለምን ታቀርባለህ? አዳምም እንዲህ አለው፡ እግዚአብሔር ስላዘዘኝ እንጂ፤ ለምን እንደሆነ አላውቅም።

፯ ከዚያም መልአኩ እንዲህ ብሎ ተናገረ፤ ይህ ነገር ማንኛውንም በእውነት የተሞላው የአብ አንድያ ልጅ ለመስዋዕት ሐዳም ሳልነው።

፰ ስለዚህ፤ የምታደርጋቸውን ነገሮች በሙሉ በወልድ ስም አድርግ፤ እና ስንሰህግባ እና በወልድም ስም እግዚአብሔርን ለዘለአለም ሐጥራ።

፱ እናም በእዚያ ቀን ስለአብና ወልድ የሚመስክረው ማንፈስ ቅዱስ አዳም ላይ በማረፍ እንዲህ አለ፤ እኔ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ እናም እስከዘለአለም ድረስ የአብ ሐንድያ ልጅ ነኝ፤ እንደ ሐወደቅህም አንተና ፍላጎት ያላቸው የሰው ዘሮች ሁሉ ማመዳን ይችላሉ።

፲ በዚያም ቀን አዳም እግዚአብሔርን ባረከ እናም ሐጥላ፤ እና በምድር ላይ ስላሉት ቤተሰቦች ሁሉ እንዲህ ብሎ ለመተንበይ ጀመረ፤ የእግዚአብሔር ስም ይባረክ፤ በጥፋቱ ምክንያት አይኖቼ ተከፈተዋልና፤ እና በዚህ ህይወትም ሐደስታ ይኖረኛል፤ እንደገና ማስጋዬም እግዚአብሔርን አያለሁ።

፭ ፩ ሀ ሙሴ ፪፥፳፮።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፴፱።
ለ ዘፍጥ. ፭፥፴፮።
ሐ ዘፍጥ. ፩፥፳፰፤ ሙሴ ፪፥፳፰።
፫ ሀ ሙሴ ፭፥፳፰።
፬ ሀ ቅ. መ. መ. ዓ. ድን።
ለ አልማ ማ፪፥፱።
፭ ሀ ቅ. መ. መ. ማምለክ።
ለ ዘፀአ. ፲፫፥፲፪-፲፫፤ ዘኁል. ፲፰፥፲፯፤ ሞዛያ ፪፥፫።
ቅ. መ. መ. በኩር።
ሐ ቅ. መ. መ. ቃዛዥነት፤ ታዛዥ፤ መታዘዝ።
፮ ሀ ቅ. መ. መ. መለክነት።
ለ ቅ. መ. መ. መስዋዕት።

፮ ሀ ሙሴ ፩፥፮፤ ማ፪፥፳፮።
ቅ. መ. መ. ጸጋ።
ለ አልማ ማ፱፥፲-፲፭።
ቅ. መ. መ. ደም።
ሐ ቅ. መ. መ. ኢየሱስ ክርስቶስ—የክርስቶስ ምሳሌዎች እና ምልክቶች።
፰ ሀ ፪ ኔሬ ማ፩፥፳፩።
ለ ሙሴ ፯፥፶፯።
ቅ. መ. መ. መጻጸት፤ ንስሀ መግባት።
ሐ ቅ. መ. መ. ጸሎት።
፱ ሀ ቅ. መ. መ. ማንፈስ ቅዱስ።
ለ ቅ. መ. መ. አንድያ ልጅ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ።
ሐ ቅ. መ. መ. ማንፈሳዊ ሞት፤

የአዳም እና የሔዋን ውድቀት።
መ ሞዛያ ፳፯፥፳፱-፳፯፤ ት. እና ቃ. ፶፫፥፴፰፤ እ.አ. ፩፥፫።
ቅ. መ. መ. ቤዛ፤ ማዳን፤ ቤዛነት፤ የቤዛነት ዕቅድ።
፲ ሀ ቅ. መ. መ. ዳግመኛ መወለድን፤ ከእግዚአብሔር መወለድ።
ለ ት. እና ቃ. ፻፯፥፵፩-፶፮።
ቅ. መ. መ. ትንቢት፤ መተንበይ።
ሐ ቅ. መ. መ. ደስታ።
መ ኢየሱስ ፲፱፥፳፮፤ ፪ ኔሬ ፱፥፱።

፲፩ እና ሚስቱ ሆሎታንም እነዚህን ነገሮች በሙሉ ሰማች እና በደስታ እንዲህ አለች፡ ባናጠፋ ኖሮ ላዘርም አይኖረንም ነበር፤ እና መልካምና ክፉን፤ እናም የመዳንን ደስታ፤ እናም ለታዛዥ ሁሉ እግዚአብሔር የሚሰጠውን ዘለአለማዊ ህይወትን እናውቅም ነበር።

፲፪ እና አዳምና ሆሎታን የእግዚአብሔርን ስም ባረኩ፤ እና ሁሉንም ነገሮች ለሴቶችና ለወንዶች ልጆቻቸው ማሳወቁ።

፲፫ እናም ሰይጣን ከመካከላቸው መጥቶ እንዲህ አለ፡ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ፤ እናም እንዲህ ብሎ አዘዛቸው፡ ይህን አትመኑ፤ እና ይህንንም ላላመኑም፤ እና ሰይጣንን ከእግዚአብሔር በላይ ሳይደዱ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሰዎችም ስጋዊ፤ ሰሜትዊና ዲያብሎሳዊ መሆን ጀመሩ።

፲፬ እና እግዚአብሔር አምላካም በሁሉም ስፍራ ሰዎችን በመንፈስ ቅዱስ ጠራቸውና ንስህ እንዲገቡም አዘዛቸው።

፲፭ በወልድ ሆሎታን ለኃጢአታቸው ንስህ የገቡት ሁሉ ላይድናሉ፤ እናም የማያምኑትና ንስህ የማይገቡት ሁሉ ሳይፈረድባቸዋል፤ እና በፅኑ ትእዛዝም ቃላት ከእግዚአብሔር አንደበት ሄዱ፤ ስለዚህ መሟላት አለባቸው።

፲፮ እና አዳምና ሚስቱ ሆሎታን የእግዚአብሔርን ስም መጥራት አላቆሙም። አዳምም ሚስቱን ሆሎታን አወቀ፤ ፀነሰችም፤ ሆኖ ንንም ወለደች። እርሰዋም ወንድን ከእግዚአብሔር አገኘሁ፤ ስለዚህ እርሱም ቃላቶቹን የማይቃወም ይሆናል አለች። ነገር ግን እነሆ፤ ቃላትን እንዲህም በማለት አላደመጠም፡ ጌታ ማን ነው ማወቅ የሚያስፈልገኝ?

፲፯ ደግሞም ፀንሳ ወንድሙን ሆሎታን ወለደች። እና አቤልም የእግዚአብሔርን

ድምፅ ላከደመጠ። አቤልም በግ ጠባቂ ነበር፤ ነገር ግን ቃላትን ምድርን የሚያርስ ነበረ።

፲፰ እና ቃላትን ሰይጣንን ከእግዚአብሔር በላይ ሆደደ። እና ሰይጣን እንዲህ በማለት አዘዘው፡ ለጌታ መስዋዕት ላቅርብ።

፲፱ እናም ከጊዜም በኋላ እንዲህ ሆነ ቃላትን ከምድር ፍሬ ለእግዚአብሔር መሥዋዕትን አቀረበ።

፳ እና አቤልም ደግሞ ከበጎቹ በኩራትና ከስቡ አቀረበ። እና እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ወደ ሆሎታን ተመለከተ፤

፳፩ ነገር ግን ወደቃየንና ወደ ሆሎታን ዕቅድ አልተመለከተም። አሁን ሰይጣን ይህን አወቀ፤ እና ይህም አስደስተው። እና ቃላትን እጅግ ተናደደ፤ ፊቱም ጠቆረ።

፳፪ እናም እግዚአብሔር ለቃላትን እንዲህ አለው፡ ለምን ተናደድህ? ለምንስ ፊትህ ጠቆረ?

፳፫ መልካም ብታደርግ፤ ሆተቀባይ ትሆናለህ። እና መልካም ባታደርግ ግን ኃጢአት በደጅ ታደባለች፤ እና ሰይጣንም ይፈልግሃል፤ እና ትእዛዛቱን ካላደመጥህ በስተቀር፤ አሳልፌ እስጥሀለሁ፤ እና በአንተም ላይ እንደ ፈቃዱ ይሆንብሀል። አንተም ነገርው ትሆናለህ።

፳፬ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የሀሰት አባት ትሆናለህ፤ ጥፋት ተብለህም ትጠራለህ፤ ከአለም በፊት ነበርክና።

፳፭ ወደፊት በሚመጣውም ጊዜ እንዲህ ይባላል—እነዚህ ሜዳዎች ከቃላትን የመጡናቸው፤ ከእግዚአብሔር የመጣውን ታላቅ ምክር አስወግዷልና፤ እና ንስህ ካልገባህ በስተቀር፤ ይህ በአንተ ላይ የማደርግብህ እርግጥን ነው።

፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሆሎታን።
ለ ፪ ኔሬ ፪፡፳፪-፳፫።
፲፪ ሀ ዘዳግ. ፬፡፱።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
ለ ቅ.መ.መ. አለማመን።
ሐ ሙሴ ፮፡፲፭።
መ ቅ.መ.መ. ስጋዊ፤
ፍጥረታዊ ሰው።
፲፬ ሀ ሶሐ. ፲፬፡፲፮-፲፰፤ ፳፮።

፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፤ ማመን።
ለ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
ሐ ት. እና ቃ. ፵፪፡፰።
ቅ.መ.መ. ኩነት።
፲፮ ሀ ዘፍጥ. ፱፡፩-፪።
ቅ.መ.መ. ቃላት።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. አቤል።
ለ ፅብ. ፲፩፡፱።
፲፰ ሀ ት. እና ቃ. ፲፡፳-፳፩።

ለ ት. እና ቃ. ፻፴፪፡፰-፲፩።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. መስዋዕት፤
በኩራት።
፳፩ ሀ ዘፍጥ. ፱፡፫-፬።
፳፫ ሀ ዘፍጥ. ፱፡፯፤
ት. እና ቃ. ፶፪፡፲፭፤ ፶፯፡፰።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. የጥፋት ልጆች።
፳፭ ሀ ሐሊ. ፮፡፳፮-፳፰።

፳፮ እናም ቃየንም በጣም ተናደደ፤ እና የአምላክንና በጌታ ፊት በቅድስና የሚሄደው ወንድሙ የአቤልን ድምጽም ከዚህ በኋላ አላደመጠም።

፳፯ እናም አዳምና ሚስቱ በቃየንና በወንድሞቹ ምክንያት በጌታ ፊት አለቀሱ።

፳፰ እና እንዲህ ሆነ ቃየንም ከወንድሞቹ ሴት ልጆች አንዷን አገባ፤ እና ሰይጣንን ከእግዚአብሔር በላይ ማደዱ።

፳፱ እና ሰይጣን ለቃየን እንዲህ አለው፡ በጉሮሮህ ማልልኝ፤ እናም ይህን ከነገርህ በእርግጥ ትሞታለህ፤ እና ወንድሞችህ እንዳይናገሩት በጭንቅላታቸውና በህያው እግዚአብሔር እንዲምሉ አድረግ፤ ይህን ከነገሩም በእርግጥ ይሞታሉና፤ እናም ይህም አባትህ እንዳያውቀው ነው፤ እናም በዚህ ቀን አቤል ወንድምህን በእጅህ ላይ እስጥሀለሁ።

፴ እና ሰይጣንም እንደ ትእዛዙ እንደሚያደርግም ለቃየን ማለለት፡ እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ የተደረጉት በሚስጥር ነበር።

፴፩ እናም ቃየን አለ፡ በእውነት እኔ ማመግደል ትርፍ አገኝ ዘንድ፤ በእርግጥም የዚህ ታላቅ ሚስጥር ጌታ ማኸን ነኝ። ስለዚህ ቃየንም ጌታ ማኸን ተብሎ ተጠራ፤ እናም በጥፋቱም ከበረ።

፴፪ እናም ቃየን ወደ ሜዳ ወጣ፤ እናም ቃየን ከወንድሙ አቤል ጋር ተነጋገረ። እናም እንዲህ ሆነ በሜዳው ላይ እያሉ፡ በሜዳም ሳሉ ቃየን በወንድሙ በአቤል ላይ ተነሣበት፡ ገደለውም።

፴፫ እና ባደረገውም ማክብር ተሰምቶት እንዲህ አለ፡ ነጻ ነኝ፤ በእርገጥም የወንድሜ መንጋዎች በእጆቼ ወደቁ።

፴፬ እግዚአብሔርም ቃየንን አለው፡

ወንድምህ አቤል ወዴት ነው? እርሱም አለ፡ አላውቅም፤ የወንድሜ ማጠቃለያ እኔ ነኝን?

፴፭ ጌታም እንዲህ አለ፤ ምን አደረግህ? የወንድምህ የደሙ ድምፅ ከምድር ወደ እኔ ይጮሃል።

፴፮ አሁንም የወንድምህን ደም ከእጅህ ለመቀበል አፍዋን በከፈተች ምድር ላይ አንተ የተረገምህ ነህ።

፴፯ ምድርንም ባረሰህ ጊዜ እንግዲህ ኃይልዋን አትሰጥም፤ በምድርም ላይ ማክብሪያና ተቅባላይና ተቅባላይነት ትሆናለህ።

፴፰ ቃየንም እግዚአብሔርን አለው፡ ሰይጣን በወንድሜ መንጋዎች ምክንያት ራሳችንን፤ ደግሞም ተናድጄ ነበር፤ አንተም የእኔን ሳይሆን የእርሱን መስዋዕት ተቀብለህ ነበርና፤ ቅጣቴም ልሸከማት የማልችላት ታላቅ ናት።

፴፱ እነሆ ዛሬ ከጌታ ፊት አላደድኸኝ፤ ከፊትህም እስወራለሁ፤ በምድርም ላይ ከብላይና ተቅባላይነት እሆናለሁ፤ እንዲህ ይሆናል የሚያገኘኝም ሁሉ በጥፋቱ ምክንያት ይገድለኛል፤ እነዚህ ነገሮች ከአምላክ ሊሸሸጉ አይችሉምና።

፵ እኔ ጌታም እንዲህ አልኩት፡ የገደለህ ሁሉ ሰባት እጥፍ ይበቀልበታል። እና እኔ ጌታም ያገኙት ሁሉ እንዳይገድሉት፤ በቃየን ላይ ምልክት አደረግሁለት።

፵፩ እናም ቃየንም ከእግዚአብሔር ራሱ ወጥቶ ሄደ፤ እናም ከሚስቱና ከብዙ ወንድሞቹ ጋር ከዔደን በስተምስራቅ በምትገኘው በኖድ ምድር ተቀመጠ።

፵፪ ቃየንም ሚስቱን አወቀ፤ ፀነሰችም፤ ሔኖህንም ወለደች፤ እናም እርሱም ብዙ ወንድና ሴት ልጆችን ወለደ። ማከተማም

፳፮ ሀ ሙሴ ፭፥፲፫።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ግድያ።
ለ ይህም “አዕምሮ፡”
“አጥፊ”፤ እና “ታላቁ”
“በማሀን” ውስጥ ለመገኘት የሚችሉ የትርጉም ስሮች ናቸው ማለት ነው።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. አለማዋዳት፤ ኩራት።

፳፬ ሀ ዘፍጥ. ፱፥፱።
፳፯ ሀ ዘፍጥ. ፱፥፲፩-፲፪።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. መመኘት፤ መፈተን፤ ፈተና።
፵ ሀ ዘፍጥ. ፱፥፲፭።
፵፩ ሀ ሙሴ ፮፥፵፱።
፵፪ ሀ ይህም በቃየን ትውልድ ውስጥ ሔኖክ የሚባል ሰው፤ እናም በህዝቡም መካከል

በዚያ ስም የሚጠራ ከተማ ነበር ማለት ነው። እነዚህን ጻድቅ በነበረው በሴት ትውልድ ከመጣው ሔኖክ እና ደግሞም “የሔኖክ ከተማ” ተብላ ተጠራ ከነበረችው ከከተማው ፅዮን ጋር አታምታቱት።

ሠራ፤ የከተማይቱንም ስም በልጁ ስም ሔኖህ አላት።

፵፫ ሄኖሕም ጋይዳድን ወለደ፤ እናም ሌሎች ወንድና ሴት ልጆች ወለደ። ጋይዳ ድም ሜኤልን ወለደ፤ እና ሌሎች ወንድና ሴት ልጆችን ወለደ። እናም ሜኤልም ማቱሳሳን ወለደ፤ እናም ሌሎች ወንድና ሴት ልጆች ወለደ። እናም ማቱሳሳም ላሜህን ወለደ።

፵፬ ላሜሕም ለራሱ ሁለት ሚስቶችን አገባ፤ የአንዲቱ ስም ዓዳ፤ የሁለተኛይቱ ስም ሴላ ነበረ።

፵፭ ዓዳም ያባልን ወለደች፤ እርሱም በድንኳን የሚቀመጡት የዘላኖች አባት ነበረ፤ የወንድሙም ስም ዩባል ነበረ፤ እርሱም በገናንና መለከትን ለሚይዙ አባት ነበረ።

፵፮ ሴላም ደግሞ ከናስና ከብረት የሚቀጠቀጥ ዕቃን የሚሠራውን ቱባል ቃየንን ወለደች። የቱባል ቃይንም እኅት ናዕማ ነበረች።

፵፯ ላሜሕም ለሚስቶቹ ለዓዳና ለሴላ አላቸው፤ እናንተ የላሜሕ ሚስቶች ቃሌን ስሙ፤ ነገራንም አድምጡ፤ እኔ ጉልማሳውን ለቀሳሴ፤ ብላቴናውንም ለመወጋቴ ገድዬዋለሁና።

፵፰ ቃየንን ሰባት እጥፍ ይበቀሉታል፤ በእውነትም ላሜሕን ግን ሰባ ሰባት እጥፍ ይበቀሉታል፤

፵፱ ላሜህ እንደ ቃየን ከሰይጣን ጋር ስቃል ኪዳን ገብቶ ሰይጣን ለቃየን ለሰጠው ታላቅ ሚስጥር ጌታ በመሆን ጌታ ማኸን ሆኖ አልና፤ እናም የሔኖክ ልጅ ጋይዳድም የእነርሱን ሚስጥር በማወቅ፤ ለአዳም ልጆች ይህን መግለፅ ጀመረ፤

፶ ስለዚህ ቃየን ወንድሙን አቤልን ሃብት ለማግኘት እንዳደረገው ሳይሆን፤ ላሜሕ

በቃለ መሀላው ምክንያት ተናዶ ነበር የገደለው።

፶፩ ከቃየን ቀናት ጀምሮ፤ ማሚስጥር ሴራ ነበር፤ ስራቸውም በጭለማ ውስጥ ነበር፤ እና እያንዳንዱም ወንድሙን ያውቅ ነበር።

፶፪ ስለዚህ እግዚአብሔርም ላሜሕን፤ ቤቱን፤ እናም ከሰይጣን ጋር ቃል የገቡትን ሁሉ ረገማቸው፤ ትእዛዛትን አላከበሩምና፤ ይህም እግዚአብሔርን አላሰደሰ ተውም፤ እነርሱንም አላገለገላቸውም፤ እና ስራቸውም ጸያፎች ነበሩ፤ እና በሰዎች ሠንደ ልጆች ሁሉ መካከልም መሰራጨት ጀመረ። እና ይህም በሰዎች ልጆች መካከል ነበር።

፶፫ እናም ላሜህ ለሚስቶቹ ሚስጥሩን ስለነገራቸው፤ እና ስለአመጹበትና ለሌሎችም ስለነገሩበት፤ እና ርህራሄ ስላልነበራቸው፤ ከሰዎች ሴት ልጆች መካከል እነዚህን ነገሮች አይነጋገሩባቸውም።

፶፬ ስለዚህ ላሜህ ተጠልቶ ነበር፤ እና አሰወጡትም፤ እና እንዳይሞትም፤ ከሰዎች ልጆች መካከል አይመጣም ነበር።

፶፭ እንደዚህም ማሚስጥር ሰራዎች በሰው ልጆች ሁሉ መካከል መሳካት ጀመሩ።

፶፮ እግዚአብሔርም ምድርን በከባድ እርግማን ረገማት፤ እና በመጥፎዎችም፤ በፈጠራቸው የሰዎች ልጆች ሁሉ ተናድዶ ነበር፤

፶፯ እነርሱም ድምጹን አያደምጡም፤ ወይም አለም ከመፈጠሯ በፊት ተዘጋጅቶ የነበረው፤ በመካከለኛው ዘመን ይመጣል ብሎ በተገለጠላቸው ሰዎች ድያ ልጅ አያምኑም ነበርና።

፶፰ እንደዚህም ሠንጌሉ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ ከእግዚአብሔር ፊት በተላኩት በቅዱስ ሰማእክት፤ እና በድምጹ፤ እና

<p>፵፰ ሀ ይህም ሌማህ ሰይጣን ከቃየን ካደረገለት በላይ እንደሚያደግለት በኩራት ተናገረ ማለት ነው። እንዲህ ያሰበበት ምክንያቶችም በቁጥር ፵፱ እና ፶ ውስጥ</p>	<p>ይገኛሉ። ዘፍጥ. ፬፡ ፳፬። ፵፱ ሀ ቅ. መ. መ. መሀላ። ፶፩ ሀ ቅ. መ. መ. የሚስጥር ስብሰባ። ፶፪ ሀ ሙሴ ፰፡ ፲፬-፲፭። ፶፭ ሀ ቅ. መ. መ. መንፈሳዊ ጭለማ፤</p>	<p>ክፋ፡ ክፋት። ፶፯ ሀ ቅ. መ. መ. ኢየሱስ ክርስቶስ። ፶፰ ሀ ቅ. መ. መ. ወንጌል። ለ አልማ ፲፪፡ ፳፰-፴፫፤ ሞሮኒ ፯፡ ፳፭፤ ፳፱-፴፩። ቅ. መ. መ. መላእክት።</p>
--	--	--

በመንፈስ ቅዱስ ሳስጠታ በመገለፅ ይሰበክ ጀመር።

፶፱ እንደዚህም ሁሉም ነገሮች በቅዱስ ስርአቶች ለአዳም ተረጋግጠውለታል፤ እና ወንጌልም ተሰብኳል፤ እናም በአለም ውስጥ ይሆን ዘንድ ታውጧል፤ እናም እንደዚህም ነበር። አሜን።

ምዕራፍ ፮

[ህዳር-ታህሳስ ፲፰፻፱ (እ.አ.አ.)]

የአዳም ዘር የመታሰቢያ መፅሐፍን ጻፉ— ጻድቅ ዝርያዎቹ ንስሐን ሰበኩ—እግዚአብሔር ለሔኖክ ራሱን ገለጠ—ሔኖክ ወንጌሉን ሰበክ—የደህንነት እቅድም ለአዳም ተገልጦ ነበር—ጥምቀትንና ክህነትን ተቀበለ።

፩ እናም ሁሉም የእግዚአብሔርን ድምጽ አደመጠ፤ እና ልጆቹን ንስሐ እንዲገቡ ጠራቸው።

፪ እናም አዳም ሚስቱን እንደገና አወቃት፤ እናም እርሷም ወንድ ልጅ ወለደች፤ እርሱም ስሙን ሴት ብሎ ጠራው። እና አዳምም የእግዚአብሔርን ስም አከበረ፤ እንዲህም አለ፡ ቃየን በገደለው በአቤል ፈንታ እግዚአብሔር ምትክ ዘር ሰጠኝ።

፫ ለሴትም እግዚአብሔር እራሱን ገለጠ፤ እና ሴትም አላመጸም፤ ነገር ግን እንደ ወንድሙ አቤል አይነት ተቀባይነት ያለው ምስጢብን አቀረበ። ለእርሱም ደግሞ ወንድ ልጅ ተወለደለት፤ እና ስሙንም ሄኖስ አለው።

፬ ከዚያም እነዚህ ሰዎች የጌታን ስም ምጥራት ጀመሩ፤ እና ጌታም ባረካቸው።

፭ እናም በአዳም ቋንቋ የተጻፈበት ሃዋሙ ታሰቢያ መፅሐፍን ጻፉ፤ ወደ እግዚአብሔር የሚጠሩት ሁሉም በመንፈስ እንዲፅፉ ለመነሳሳት ተሰጥተዋልና።

፮ ንፁህና ያልተበላሸ ቋንቋ ስለነበራቸው፤ ልጆቻቸውም በእነርሱ መጻፍና ማንበብን ተምረዋል።

፯ አሁን ይህም በመጀመሪያ የነበረው ምክህነት እስከ አለም መጨረሻም ይኖራል።

፰ አሁን ምስጢብን ቅዱስ ሲነሳሳም ይህን ትንቢት አዳም ተናገረ፤ እና የእግዚአብሔር ልጆች ሳየትውልድ መዝገብም ተጠብቋል። እና ይህም የአዳም የትውልድ ሙሐረግ መፅሐፍ ነበር፤ እንዲህም ይላል፡ እግዚአብሔር ሰውን በፈጠረበት ቀን በራሱ በእግዚአብሔር አምሳል አበጀው፤

፱ በእርሱ ሰውነት ሁሉም ሳል ወንድና ሴት አድርጎ ላፈጠራቸው፤ እናም ባረካቸው፤ እናም በእግዚአብሔር ሳየእግሩ ማረፊያ በሆነው ምድር ላይ በተፈጠሩበትና ህያው ምንጭሶች በሆኑበት ቀንም ምስጢባቸውን አዳም ብሎ ጠራቸው።

፲ ሁሉምም አንድ መቶ ሠላሳ ዓመት ኖረ፤ ልጅንም በአምሳያው እንደ ሳልኩ ወለደ፤ ስሙንም ሴት ብሎ ጠራው።

፲፩ አዳምም ሴትን ከወለደ በኋላ የኖረው ስምንት መቶ ዓመት ሆነ፤ እና ብዙ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ።

፲፪ አዳምም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ ሠላሳ ዓመት ሆነ፤ ሞተም።

፲፫ ሴትም አንድ መቶ አምስት ዓመት ኖረ፤ ሄኖስንም ወለደ፤ እናም በእድሜዎቹ በሙሉ ተነበየ፤ እናም ልጁን ሄኖስን

፶፰ ሐ ቅ.መ.መ. የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ።	መፅሐፍ።	ሙሴ ፪፡፳፮-፳፱፤
፮ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. አዳም።	ለ ቅ.መ.መ. መነሳሻ፤	አብር. ፱፡፳፮-፴፩።
፪ ሀ ዘፍጥ. ፱፡፳፭።	መነሳሳት።	ለ ቅ.መ.መ. ሰው፤ ሰዎች።
ቅ.መ.መ. ሴት።	፯ ሀ ቅ.መ.መ. ክህነት።	ሐ አብር. ፪፡፯።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. መስዋዕት።	፰ ሀ ፪ ጌጥ. ፩፡፳፩።	ሙሴ ፩፡፴፬፤ ፱፡፳፮።
፬ ሀ ዘፍጥ. ፱፡፳፮።	ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር ወንድ እና ሴት ልጆች።	፲ ሀ ት. እና ቃ. ፫፯፡፵፩-፶፮።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።	ሐ ቅ.መ.መ. የትውልድ ሐረግ።	ለ ዘፍጥ. ፭፡፫፤
፭ ሀ አብር. ፩፡፳፰፤ ፴፩።	መ ዘፍጥ. ፭፡፩።	ት. እና ቃ. ፫፯፡፵፩-፵፫፤
ቅ.መ.መ. የመታሰቢያ	፱ ሀ ዘፍጥ. ፩፡፳፮-፳፰፤	፫፴፰፡፵።

ስለእግዚአብሔር መንገድ አስተማረው፤ ስለዚህ ሄኖስም ተነበየ።

፲፬ ሴትም ሄኖስን ከወለደ በኋላ የኖረው ሰባት መቶ ሰባት ዓመት ሆነ፤ ብዙ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ።

፲፭ በምድር ገጽ ላይም የሰው ልጆች ቁጥር በጣም ብዙ ነበር። በእነዚህ ጊዜዎችም ሰይጣን በሰዎች መካከል ታላቅ ስልጣን ነበረው፤ በልባቸውም ቁጣን አነሳሳ፤ ከዚያ ጊዜ ጀምሮም ጦርነትቶችና ደም መፋሰስ ሆነ፤ እና ሰጠረዥ ስራዎች ምክንያት፤ ሀይል በመፈለግ፤ የሰው እጅም በግድያ በወንድሙ ላይ ነበር።

፲፮ ሴትም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ አሥራ ሁለት ዓመት ሆነ፤ ሞተም።

፲፯ ሄኖስ መቶ ዘጠና አመት ኖረ፤ ሃይናንንም ወለደ። ሄኖስና የቀሩት የእግዚአብሔር ሕዝቦችም ሹሎን ከሚባለው አገር ወጡ፤ እና ቃይናን ብሎ በልጁ ስም በጠራበት በቃል ኪዳን ምድር ውስጥ ኖሩ።

፲፰ ሄኖስም ቃይናንን ከወለደ በኋላ የኖረው ስምንት መቶ አሥራ አምስት ዓመት ሆነ፤ ብዙ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። ሄኖስ የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ አምስት ዓመት ሆነ፤ ሞተም።

፲፱ ቃይናንም ሰባ ዓመት ኖረ፤ መላል ኤልንም ወለደ፤ ቃይናንም መላልኤልን ከወለደ በኋላ የኖረው ስምንት መቶ አርባ ዓመት ሆነ፤ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። ቃይናንም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ አሥር ዓመት ሆነ፤ ሞተም።

፳ መላልኤልም ስልሳ አምስት ዓመት ኖረ፤ ያሬድንም ወለደ፤ መላልኤልም ያሬድን ከወለደ በኋላ የኖረው ስምንት መቶ ሠላሳ ዓመት ሆነ፤ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። መላልኤልም የኖረበት ዘመን ሁሉ

ስምንት መቶ ዘጠና አምስት ዓመት ሆነ፤ ሞተም።

፳፩ ያሬድም መቶ ስድሳ ሁለት ዓመት ኖረ፤ ሆሌኖክንም ወለደ፤ ያሬድም ሌኖክን ከወለደ በኋላ የኖረው ስምንት መቶ ዓመት ሆነ፤ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። ያሬድም ለሌኖክ የእግዚአብሔርን መንገድ በሙሉ አስተማረው።

፳፪ ይህም የእግዚአብሔር ልጅ የነበረውና እግዚአብሔር ራሱም ያነጋገረው የአዳም ልጆች ትውልድ መዝገብ ነው።

፳፫ እነዚህም የጽድቅ ሰባኪ ነበሩ፤ እና ተናገሩም ላተነበዩም፤ እና በሁሉም ስፍራ ያሉትን ሰዎች ሳንስህ እንዲገቡ ጠሩአቸው፤ ለሰው ልጆችም ለእምነትን አስተማሩ።

፳፬ እንዲህም ሆነ ያሬድም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ ስልሳ ሁለት ዓመት ሆነ፤ ሞተም።

፳፭ ሌኖክም መቶ ስልሳ አምስት ዓመት ኖረ፤ ማቱሳሳንም ወለደ።

፳፮ እንዲህም ሆነ ሌኖክ በሕዝቦቹ መሀከል በሀገሩ ተጓዘ፤ እየተጓዘም ሳለ፤ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሰማይ ወርዶ አረፈበት።

፳፯ እናም ከሰማይ እንዲህ የሚልን ድምጽ ሰማ፤ ልጄ ሌኖክ፤ ለእነዚህ ህዝቦች ተንብይና እንዲህ በላቸው—ንስህ ግቡ፤ ጌታ እንዲህ ብሏልና። በዚህ ህዝብ እኔ ሳትቆጥቼአልሁ፤ እናም ሀያሉም ቁጣዬ በእነርሱ ላይ ተቀጣጥላለች፤ ልቦቻቸው ጠጥረዋል፤ ላጀሮዎቻቸውም ደንቁረዋል፤ እናም አይኖቻቸውም ወደሩቅ ሓዳዩዎች።

፳፰ ከፈጠርኳቸው ጊዜ ጀምሮም ብዙ ትውልዶችም ከእኔ ሆዘር ብለው ሄደዋል፤ እና እኔንም ክደዋል፤ እና በጭለግም የራ

፲፭ ሀ ሙሴ ፭፥፲፫። ለ ቅ.መ.መ. የሚሰጥ ስብሰባ።	፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ነቢይ። ለ ቅ.መ.መ. ትንቢት፤ መተንበይ።	ለ ማቴ. ፲፫፥፲፭፤ ፪ ኔሬ. ፱፥፴፩፤ ሞዛያ ፳፮፥፳፰፤ ት. እና ቃ. ፩፥፪፥፲፩፥፲፬።
፲፮ ሀ ዘፍጥ. ፭፥፲-፲፬፤ ት. እና ቃ. ፪፯፥፵፭፥፶፫።	ሐ ቅ.መ.መ. መጻጻት፤ ንስህ መግባት።	ሐ አልማ ፲፥፳፭፥፲፬፥፳፮።
፳፩ ሀ ዘፍጥ. ፭፥፲፰-፳፬፤ ሙሴ ፯፥፳፱፤ ፰፥፩-፪። ቅ.መ.መ. ሌኖክ።	መ ቅ.መ.መ. እምነት፤ ማመን።	፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. አመጽ።
፳፪ ሀ ሉቃ. ፫፥፴፰።	፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ማቱሳሳ። ፳፯ ሀ ት. እና ቃ. ፳፫፥፴፪።	

ሳቸውን ምክር ፈልገዋልና፤ ግድያንም በራሳቸው ፅያፍ ፈጥረዋል፤ እና ለአባታቸው አዳም የሰጠሁትን ትእዛዛትም አላከበሩም።

፳፱ ስለዚህ፣ ራሳቸው በሀሰት ምለዋል፤ እና ምስጋናቸውም ሞትን በራሳቸው ላይ አምጥተዋል፤ እና ንስሀ ባይገቡ ሳሊኦልን አዘጋጅቼላቸዋለሁ።

፴ እና ይህንንም አዋጅ ከምድር መጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ፣ ከመሰረቱ ጀምሮ፣ በራሴ አንደበትና በአገልጋዮቼ በአባቶቻችሁ አንደበት አውጄዋለሁ፤ እንዲሁም እስከ አለም መጨረሻ ጊዜ ድረስም ወደ አለም ይላካል።

፴፩ ሔኖክ እነዚህን ቃላት ሲሰማም፣ በጌታ ፊት ወደመሬት ወደቀ፣ እና በጌታ ፊትም እንዲህ በማለት ተናገረ። ለምንድን ነው በፊትህ ሞገስን ያገኘሁት፣ እኔም ገና ልጅ ነኝ፣ እና ህዝቦች ሁሉ አይወዱኝም፤ አፌ ማኩራታፋ ነውና፤ ስለዚህ እኔ የአንተ አገልጋይ ነኝ?

፴፪ ጌታም ለሔኖክ እንዲህ አለው፡ ሂድና እንዳዘዝኩህ አድርግ፣ እናም ማንም አይጎዳህም። ለአፍህን ክፈት፣ እናም ይሞላል፤ እኔም የምትናገረውን እስጥሀለሁ፤ ሁሉም ስጋ ለባሽ በእጄ ላይ ነውና፣ እና መልካም እንደሚመስለኝም አደርጋለሁ።

፴፫ ለእነዚህ ሕዝብ እንዲህ በል፡ የፈጠራችሁን እግዚአብሔር አምላክን ታገለግሉ ዘንድ ዛሬ ምረጡ።

፴፬ እነሆ መንፈሴ በአንተ ላይ አርፏል፤ ስለዚህ ቃላትህን ሁሉ አጸድቃለሁ፤ ማራገጫችሁም ከአንተ ፊት ይሸሻሉ፤ እናም ላወን ዞችም ከሚሄዱበትም ይዞራሉ፤ አንተም ከእኔ ጋር ሁን፣ እና እኔም ከአንተ ጋር፤ ስለዚህ ከእኔ ጋር ሳትራመድ።

፴፭ እና ጌታ ለሔኖክ ተናገረ፡ እንዲ

ህም አለ፡ አይኖችህን በሸክላው ቀባቸው፣ እጠባቸውም፣ እና ታያለህ። እርሱም ይህን አደረገ።

፴፮ እና እግዚአብሔር የፈጠራቸውን ምንፈሶች አየ፤ እና ሰተፈጥሮ አይኖች የማይታዩትን ነገሮች ሁሉ ደግሞ አየ፤ እናም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እንዲህ የሚል አባባል በምድር ውስጥ ነበር፡ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ሳባራዕይ አስነስቷል።

፴፯ እናም እንዲህ ሆነ ሔኖክ በሃገሩ ውስጥ ከሕዝቦቹ መሀከል በመሄድ፣ በታላቅ ስፍራዎችና በተራሮች ላይ በመቆም፣ በደመቀ ድምፅ ስለ መጥፎ ሰራቸው በእነርሱ ላይ መስከረ፤ እና ሁሉም ሰዎች በእርሱ ምክንያት ማቀደመው ነበር።

፴፰ እና ወደታላቅ ስፍራዎች በመሄድ፣ ለድንኳን ጠባቂዎች እንዲህ በማለት፡ እርሱን ለመስማት መጡ፣ ባለራእዩን ለማየት ወደዚያ ስፍራ ስንሄድ እዚህ ቆይና ድንኳኖችን ጠብቁ፤ እየተነበየ ነውና፣ እና በሀገሩም የተለየ ነገር አለ፤ በመካከላችንም የዱር ሰው መጥቷል።

፴፱ እንዲህ ሆነ በሰሙትም ጊዜ ማንም ሰው እጆቻቸውን አላሳረፉበትም፤ የሰሙት ሁሉ ፍርሀት መጣባቸው፤ እርሱም ከእግዚአብሔር ጋር ይራመዳልና።

፵ እናም ማሃጃ የሚባል ሰውም ወደ እርሱ መጣና እንዲህ አለው፡ ማን እንደሆንክ እና ከየት እንደመጣህ በግልፅ ንገረን?

፵፩ እርሱም እንዲህ አላቸው፡ እኔ ከአባቶቼ ምድር፣ እስከዛሬ ድረስ ጻድቅ ከሆነው ሀገር ከቃይናን ነው የመጣሁት። አባቴም የእግዚአብሔርን መንገድ በሙሉ አስተምሮኛል።

፵፪ እንዲህም ሆነ፡ ከቃይናን ሀገርም በምስራቅ ባህር ስንዝ፣ ራዕይ ታየኝ፤ እና አስተውሉ፣ እነሆ ሰማይን አየሁ፣ ጌታም

፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. መሀላ።
ለ ቅ.መ.መ. ሲያል።
፴፩ ሀ ዘፀአ. ፱፥፲-፲፮፤
ኤር. ፩፥፮-፱።
፴፪ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፭-፮፤
፳፥፪።

፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
፴፬ ሀ ማቴ. ፲፯፥፳።
ለ ሙሴ ፮፥፲፫።
ሐ ዘፍጥ. ፭፥፳፬፤
ሙሴ ፮፥፳፱።
ቅ.መ.መ. መራመድ።

ከእግዚአብሔር ጋር መራመድ (መሄድ)።
፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. የመንፈስ ፍጥረት።
ለ ሙሴ ፩፥፲፩።
ሐ ቅ.መ.መ. ባለራዕይ።
፴፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፩-፫።

አነጋግሮኝ፤ ትእዛዝም ሰጠኝ፤ ስለዚህ፤ ለዚህ ምክንያት፤ ትእዛዝን ለማክበርም እነዚህን ቃላት እናገራለሁ።

፵፫ ሔኖክም ንግግሩን ቀጥሎ እንዲህ አለ፡ እኔን ያናገረኝ ጌታም የሰማይ እግዚአብሔር ነው፤ የእኔ አምላክ፤ እና የእናንተም አምላክ ነው፤ እና እናንተም ወንድሞቼ ናችሁ፤ እና ለምን የራሳችሁን ምክር ትሰማላችሁ፤ እና የሰማይ እግዚአብሔር ንስ ትክዳላችሁ?

፵፬ ሰማያትን ሰራ፤ ምድርም ላየእግሩ ማረፊያ ናት፤ የዚህም መሰረት የእርሱ ነው። እነሆ፤ እርሱም ሰርቶታል፤ የሰውንም ሰራዊት በምድርም ፊት አምጥቷል።

፵፭ ሞትም በአባቶቻችን ላይም መጥቷል፤ ይህም ቢሆን እናውቃቸዋለን፤ እና ልንከዳቸው አንችልም፤ እና ከሁሉም የመጀመሪያውን፤ እንዲሁም አዳምን፤ እና ውቃለን።

፵፮ በእግዚአብሔር ጣት በተሰጠን ምሳሌ መሰረት ላይም መጠቀሱን በመካከላችን ፅፈናል፤ እና ይህም በራሳችን ቋንቋ የተሰጠን ነው።

፵፯ እና ሔኖክ የእግዚአብሔርን ቃላት ሲናገር፤ ሰዎቹም ተንቀጠቀጡ፤ እና በእርሱ ፊትም መቆም አልቻሉም።

፵፰ እርሱም እንዲህ አላቸው፡ ያ አዳም ስለወደቀ፤ እኛም አለን፤ በእርሱም ውድቀትም ላሞት መጣ፤ እና በጉስቁልና በዋይታ ተከፋዮችም ሆነናል።

፵፱ እነሆ ሰይጣን በሰው ልጆች መካከል መጣ፤ እና እንዲያመልኩትም ሠፈተናቸው፤ እናም ሰዎችም ላሰጋዊ፤ ሐሰጫትዊና፤ ዲያ

ብሎሳዊ ሆነዋል፤ እና ከእግዚአብሔር ፊትም ምተከለክለዋል።

፶ ነገር ግን እግዚአብሔር ለአባቶቻችን ሁሉም ሰዎች ንስህ መግባት እንዳለባቸው አስታውቋቸዋል።

፶፩ ወደ አባታችን አዳምንም በድምጹ ጠርቶ እንዲህ ብሏል፡ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፤ አለምንና ስጋ ከመልበሳቸው ሰፊት ሰዎችን የፈጠርኩኝ እኔ ነኝ።

፶፪ ደግሞም እንዲህ አለው፡ ወደእኔ ብትመለስ፤ እና ድምጹንም ብታደምጥ፤ እና ብታምን፤ እና ለተላለፍካቸውም ነገሮች ንስህ ብትገባ፤ እና ለሰው ልጆች ምንነትን ለማምጣት በሚችለው ከሰማይ በታች በሚሰጠው ሰጠጋና እውነት በተሞላበት አንድያ ልጄ ሐሰም፤ እንዲሁም ምስኪኖሱስ ክርስቶስ ስም፤ በውሀ ምብትጠመቅ፤ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታም ይሰጥሁል፤ እና ሁሉንም ነገሮችን በእርሱ ስም ጠይቅ፤ እና የምትጠይቀው ማንኛውም፤ ይህም ይሰጥሁል።

፶፫ አባታችን አዳምም ለጌታ ተናገረ፤ እና እንዲህም አለው፡ ለምንድን ነው ሰዎች ንስህ መግባትና በውሀ መጠመቅ ያለባቸው? እና ጌታም ለአዳም እንዲህ አለው፡ ከዔድን ገነት ውስጥ ለተላለፍከው ሥይቅርታን ሰጥቼህለሁኝ።

፶፬ በዚህም ምክንያትም ከህዝቦቹም መካከል ይህም አባባል መጣ፤ ላየእግዚአብሔር ልጅ ለቀደመው ሰጋጢአት ስርያትን አድርጎላቸዋል፤ በዚህም የወላጆች ሰጋጢአት ሐበልጆች ራስ ላይ አይመለስም፤ እነርሱም ከአለም መሰረት ጊዜ ጀምሮ ከሰጡ አት ንጹህ ናቸውና።

፵፫ ሀ ምላ. ፩፥፳፬-፵፫፤
ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፬-፲፭።
፵፬ ሀ ዘዳግ. ፲፥፲፬።
ለ አብር. ፪፥፮።
፵፮ ሀ ቅ. መ. መ. የመታሰቢያ መፅሐፍ።
፵፰ ሀ ፪ ኔፊ. ፪፥፳፭።
ቅ. መ. መ. የአዳም እና የሔዋን ውድቀት።
ለ ቅ. መ. መ. ስጋዊ ሞት።
፵፱ ሀ ሙሴ. ፩፥፲፪።
ቅ. መ. መ. መፈተን፤ ፈተና።

ለ ሞዛያ ፲፮፥፫-፬፤
ሙሴ. ፳፥፲፫።
ቅ. መ. መ. ስጋዊ።
ሐ ቅ. መ. መ. ስሜታዊ፤
ስሜታዊነት።
መ ቅ. መ. መ. መንፈሳዊ ሞት።
፶፩ ሀ ቅ. መ. መ. የመንፈስ ፍጥረት።
ለ ቅ. መ. መ. ሰው፤ ሰዎች—
ሰው፤ የሰማይ አባት
የመንፈስ ልጅ።
፶፪ ሀ ቅ. መ. መ. ደህንነት።
ለ የሐዋ. ፱፥፲፪፤

፪ ኔፊ. ፵፩፥፳፭።
ሐ ቅ. መ. መ. ጸጋ።
መ ቅ. መ. መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
ሠ ፫ ኔፊ. ፲፩፥፳፫-፳፮።
ቅ. መ. መ. ጥምቀት፤
መጥመቅ።
፶፫ ሀ ቅ. መ. መ. ይቅርታ ማድረግ።
፶፬ ሀ ቅ. መ. መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
ለ ቅ. መ. መ. የሰጡ የጋን
መክፈል፤ የሰጡ የትኩረት።
ሐ ሞዛያ ፫፥፲፮።

፶፭ እና ጌታም ለአዳም እንዲህ ብሎ ተናገረ፤ ልጆች ማንኛውንም ስህተት አይሰጡም፤ ሲያድጉም እንዲህ ነው፤ ኃጢአት በልባቸው ይጸነጻል፤ እና የመልካሙን ነገር ሽልማት ያውቁ ዘንድ፤ ለመራራውንም ይቀምሳሉ።

፶፮ መልካሙን ከክፉው ያውቁ ዘንድ ተሰጥቶአቸዋል፤ ስለዚህ ለራሳቸው ሃላፊዎች ናቸው፤ እና ለአንተም ሌላ ህግና ትእዛዝ ሰጥቼሃለሁ።

፶፯ ስለዚህ በየትም ያሉ ሁሉም ሰዎች ማንኛውንም ስህተት እንደሚገባቸው ልጆችህን አስተምራቸው፤ አለዚያም የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ በምንም አይችሉም፤ ምንም ለእርኩስ ነገር በዚያ ወይም በእርሱ ፊት ሐመናር አይችልምና፤ በአዳም ቋንቋ ስሙ ማቅደስና ሰው ነውና፤ እና የአንድ ያልጅ ስምም ማሰው ልጅ፤ በመካከለኛው ዘመን የሚመጣው የፅድቅ ረዳኛ፤ እንዲሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና።

፶፰ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በነጻ ማለጅ ችሎታ እንድታስተምር እንዲህ በማለት ትእዛዝን እሰጥሃለሁ፤

፶፱ በመተላለፍ ምክንያት ውድቀት መጥቷል፤ ያም ውድቀት ሞትን አምጥቷል፤ እና በምድር በውሃ፤ በደምና፤ በፈጠር ሁት ማንፈስ እንደተወለድክም ሁሉ፤ ሳይከፈርም ህያው ነፍስ ሆንህ፤ እንዲሁም ወደ መንግስት ሰማያት ሐውሃ፤ በመንፈስ ማድጋሚ መወለድ አለብህ፤ በደምም

እንዲሁም ከኃጢአት በሚያነጻህ በአንድ ያልጅ ደም መንጻት አለብህ፤ እና ከሁሉም ኃጢአት እንድትጸዳ፤ እና በዚህ አለም የዘለአለም ህይወት ምቃላትን፤ እና በሚመጣው አለም የዘለአለም ህይወት፤ እንዲሁም የማይሞት ኅክብርን፤ ላትደሰትበት ዘንድ ነው፤

፷ ማንኛውንም ትእዛዝን ታከብራለህና፤ በመንፈሱም ላትጸድቃለህ፤ እናም ሐበደሙም ማጽተህል፤

፷፩ ስለዚህ ይህም የሰማይ መዝገብ፤ ማጽናኝ፤ የማይሞተው ክብር ሰላም ነገሮች፤ የሁሉም ነገሮች እውነት፤ ለሁሉም ነገሮች ህይወትን የሚሰጥ፤ ሁሉንም ነገሮች እንዲኖሩ የሚያደርገው፤ ሁሉንም ነገሮች የሚያውቅ፤ እና በጥበብ፤ በርህራሄ፤ በእውነት፤ በፍትህ፤ እናም በፍርድ አማካይነት ሁሉም ህይወት ያለው በውስጥ እንዲኖር ተሰጥቶህል።

፷፪ አሁንም እነሆ፤ እልህሁ፤ ይህ በመካከለኛው ዘመን በሚመጣው ማንኛው ያልጅ ደም አማካይነት የሚከናወነው የሰው ሁሉ ላየደህንነት እቅድ ነው።

፷፫ እና እነሆ፤ ሁሉም ነገሮች ተማሳሌት አሏቸው፤ እና መንፈሳዊውም ይሁን አለማዊ ነገሮች፤ ሁሉም ነገሮች የፈጠርኳቸውና የሰራዊታቸው ስለእኔ ማንኛውንም መስክሩ ነው፤ በሰማይ የሚገኙት ነገሮች፤ እና በምድር ውስጥ ያሉት ነገሮች፤ እና ከምድር በታች

፶፭ ሀ ቅ. መ. መ. ኃጢአት።
ለ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፱።
ቅ. መ. መ. ጭንቀት።
፶፮ ሀ ፪ ኔፊ. ፪፥፳፯-፳፯፤
ሐሌ. ፲፬፥፳፱-፴፱።
ቅ. መ. መ. ነጻ ምርጫ።
፶፯ ሀ ፩ ቆሮ. ፮፥፱-፲፤
ቅ. መ. መ. መጻጸፍ፤
ንስህ መግባት።
ለ ፩ ኔፊ. ፲፥፳፩።
ቅ. መ. መ. ነጻ ህ እና ርኩስ።
ሐ መዝ. ፳፬፥፲-፴፩፤
፩ ኔፊ. ፲፭፥፴፫-፴፮፤
ሞር. ፯፥፯፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶-፷፪።
መ መጠ. ፯፥፴፭።

ቅ. መ. መ. የቅድስና ሰው።
ሠ ቅ. መ. መ. የሰው ልጅ።
ረ ቅ. መ. መ. ኢየሱስ ክርስቶስ-ዳኛ፤ ፍትህ።
፶፮ ሀ ቅ. መ. መ. ልጅ፤ ልጆች።
፶፱ ሀ ፩ ዮሐ. ፭፥፷።
ለ ዘፍጥ. ፪፥፯፤
መጠ. ፱፥፳፭፤
አብር. ፭፥፯።
ሐ ቅ. መ. መ. ዳግመኛ መወለድን፤ ከእግዚአብሔር መወለድ።
መ ቅ. መ. መ. ጥምቀት፤ መጥመቅ።
ሠ ዮሐ. ፮፥፳፰።

ረ ቅ. መ. መ. የሰለሰቲያል ክብር።
ለ ፪ ኔፊ. ፱፥፲፭-፲፮፤
አልማ ፴፪፥፳፰።
፷ ሀ ሞሮኒ ፳፥፳፰።
ለ ቅ. መ. መ. ማፅደቅ፤ ከበደል ነጻ መሆን።
ሐ ቅ. መ. መ. ደም።
መ ቅ. መ. መ. ቅድስና።
፳፱ ሀ ቅ. መ. መ. መንፈስ ቅዱስ።
፳፻ ሀ ቅ. መ. መ. አንድ ያልጅ።
ለ ቅ. መ. መ. የቤዛነት ዕቅድ።
፳፻ ሀ አልማ ፴፥፵፬፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፵፭-፵፯።

ያሉት፤ ከታችም እና ከላይም፤ ሁሉም ነገሮች ስለእኔ ይመሰክራሉ።

፳፱ እንዲህም ሆነ፤ ጌታ ከአባታችን ከአዳም ጋር ሲናገር፤ አዳምም ወደ ጌታ ጮኸ፤ እና በጌታ ማንፈስም ተነጥቆ ተወሰደ፤ እና ወደ ላውሀ ውስጥም ተወሰደ፤ እና በውሀ ውስጥም ተኛ፤ ከእዚያም ወዲያው ከውሀው ወጣ።

፳፭ እንዲህም ተጠመቀ፤ እና የጌታ መንፈስ በእርሱ ላይ አረፈበት፤ እና እንዲህም በመንፈስ ተወለደ፤ እና በውስጥ ሰውነቱም ህይወት ተሰጠው።

፳፮ እና ከሰማይ ድምጽ እንዲህ ሲል ሰማ፤ በእሳት፤ እናም በመንፈስ ቅዱስ፤ ተጠምቀሃል። ይህም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እስከ ዘለአለም የአብ፤ እና የወልድ ላመዝገብ ነው።

፳፯ አንተም ከዘለአለም እስከ ዘለአለም፤ ለቀናቱ የመጀመሪያ ወይም የመጨረሻ ከሌለው ከእርሱ ስርዓትም ሆነህል።

፳፰ እነሆ፤ አንተ በእኔ ለአንድ ነህ፤ የእግዚአብሔርም ልጅ፤ እና እንደዚህ ሁሉም የእኔ ልጆች መሆን ይችላሉ፤ አሜን።

ምዕራፍ ፯
[ታህሳስ ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.)]

ሔኖክ ሕዝብን አስተማረ፤ መራ፤ እና ተራሮችንም አንቀሳቀሰ—የጽዮን ከተማም ተቋቋመ—ሔኖክ የሰው ልጅ መምጣትን፤ የኃጢአት ክፍያ መስዋዕቱን፤ እና የቅዱሳንን ትንሳኤን አስቀድሞ አያ—ዳግም መመለስን፤ መሰብሰብን፤ የክርስቶስን

ዳግም ምፅዓት፤ እና የፅዮንን መመለስ አስቀድሞ አያ።

፩ እናም እንዲህ ሆነ ሔኖክ ንግግሩን እንዲህ በማለት ቀጠለ፤ እነሆ፤ አባታችን አዳም እነዚህን ነገሮች አስተማረ፤ እና ብዙዎችም አመኑና የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ፤ እና ብዙዎችም አላመኑምና በኃጢአታቸውም ሞቱ፤ እና ሳጠፍሁት፤ በስቃይ፤ የእግዚአብሔርን እሳት አይነት ቁጣ እስከሚፈሰግቸው ድረስ ይጠብቃሉ።

፪ ከዚህም ጊዜ ጀምሮ ሔኖክ መተንበይ ጀመረ፤ ለህዝቡም እንዲህ አለ፤ እየተንዘኩ በማሁኛ ላይ ስቆም፤ እና ወደ እግዚአብሔር ስጮኸኸ፤ ከሰማይ ድምጽ መጣ እንዲህም አለኝ—ተመለስ፤ እና ወደ ስምዖን ተራራ ወጣ።

፫ እናም እንዲህ ሆነ ተመለስኩ፤ እና በተራራውም ላይ ወጣሁ፤ እና በተራራው ላይ ቆሜ ሳለሁ፤ ሰማያት ሲከፈቱ አየሁ፤ እና ማክብርንም ለብሼም ነበር፤

፬ እና ጌታንም አየሁ፤ ሰፊት ለፊቴም ቆሞ፤ እና ሰው ከሌላው ሰው ጋር እንደ ሚነጋገርም ፊት ለፊት አነጋገረኝ፤ እናም እንዲህም አለኝ፤ ላተመልከት፤ እና ለብዙ ትውልዶች ለሚሆን ጊዜ አለምን አሳይህ ለሁ።

፭ እናም እንዲህ ሆነ፤ እናም አስተውሉ፤ በሹም ሸለቆ ውስጥ በድንኳኖች ውስጥ የሚኖሩትንም የሹምን ህዝብ አየሁ።

፮ ደግሞም እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ፤ ተመልከት፤ እና ወደ ሰሜን ተመለከትኩኝ፤ እና በድንኳኖች ውስጥ የሚኖሩትን የከነዓንን ህዝብ አየሁ።

፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
ለ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፤ መጥመቅ።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ዳግመኛ መወለድን፤ ከእግዚአብሔር መወለድ።
ለ ሞዛያ ፳፮፥፳፭፤ አልማ ፭፥፲፭-፲፭።
፳፮ ሀ ት. እና ቃ. ፲፱፥፴፩። ቅ.መ.መ. የመንፈስ

ቅዱስ ስጦታ።
ለ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፮-፲፰፤ ፫ ኔፊ ፳፰፥፲፩።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. የመልከ ጼዴቅ ክህነት።
፳፰ ሀ ፩ ዮሐ. ፫፥፩-፫፤ ት. እና ቃ. ፴፰፥፪።
ለ ዮሐ. ፩፥፲፪፤ ት. እና ቃ. ፴፱፥፫። ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር

ወንድ እና ሴት ልጆች።
፯ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር ወንድ እና ሴት ልጆች።
ለ አልማ ፵፥፲፩-፲፱።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. መለወጥ።
፬ ሀ ዘፍጥ. ፴፪፥፴፤ ዘዳግ. ፭፥፴፤ ሙሴ ፩፥፪፤ ፲፩፥፴፩።
ለ ሙሴ ፩፥፩፤ ፩፥፩።

፯ ጌታም ተንብይ አለኝ፤ እና እኔም እንዲህ ብዬ ተንብይኩ፤ እነሆ ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ የከነዓን ሰዎች ለጦርነት ተዘጋጅተው ወደ ሹም ህዝብ ይሄዳሉ፤ እናም ፈጽመው እስኪጠፉ ድረስ ይገድሏቸዋል፤ እና የከነዓን ህዝብም በመሬቱ ራሳቸውን ይከፋፍላሉ፤ እናም መሬቱም ዳተኛና ፍሬ ቢስ ይሆናል፤ እና ከከነዓን ህዝብ ሌላ ማንም በዚያ መኖር አይችልም።

፰ እነሆም፣ ጌታ መሬቱን በብዙ ሙቀት ይረግመዋል፤ በዳተኛነትም ለዘለአለም በእዚያ ይሆናል፤ እና በሁሉም ህዝብ ይጠሉ ዘንድ፣ በከነዓን ልጆች ላይ ሁሉ ማቁርነት መጣባቸው።

፱ እናም እንዲህ ሆነ ጌታም እንዲህ አለኝ፡፡ ተመልከት፤ እና ተመለከትኩኝ፡፡ እና የሼረንን ምድር፣ እና የሔኖክን ምድር፣ እናም የአምነርን ምድር፣ እናም የሄኒን ምድር፣ እናም የሴምን ምድር፣ እናም የሃነርን ምድር፣ እናም የሃናአኒሀ ህን ምድር፣ እናም እዚያ የሚኖሩትን ሁሉ አየኋቸው።

፲ እናም ጌታ እንዲህ አለኝ፡፡ ወደነዚህ ህዝቦች ሂድ፣ እና እንዲህም በላቸው— ማንህ ግቡ፣ አለበለዚያም መጥቼ በርግማን አጠፋቸዋለሁ፤ እና ይሞታሉ።

፲፩ እናም በአብ፣ እና ማንህን በእውነት በተሞላው በወልድ፣ እና ስለአብና ወልድ ምስክር በሚሰጠው ሰማንፈስ ቅዱስ ስም ለእንዳጠምቅ ትእዛዝም ሰጠኝ።

፲፪ እና እንዲህ ሆነ ሔኖክ ከከነዓን ህዝቦች በስተቀር ህዝቦችን በሙሉ ንስሀ እንዲገቡ መጥራትን ቀጠለ።

፲፫ እና የሔኖክ ማንነት ታላቅ ስለነበረ የእግዚአብሔር ህዝቦችን መራ፣ እና ጠላ

ቶቻቸውም ለጦርነት መጡባቸውም፣ የጌታን ቃል ተናገረ፣ እና መሬትም ተንቀጠቀጠች፣ እና ተራሮችም በትእዛዙ ምክንያት ላሸሹ፤ እና ሳዊንዝ ውሀዎችም መንገዳቸውን ቀየሩ፤ እና የአምበሶችም ግሳት ከዱር ይሰማ ነበር፤ እና የሔኖክም ቃላት በጣም ማህይለኛ ስለነበሩና እግዚአብሔር የሰጠው ቋንቋ በጣም ሀይለኛ ስለነበር ሁሉም ህዝቦች ታላቅ ፍርሀት ነበረባቸው።

፲፬ ከጥልቅ ባህር ውስጥም የደረቀ መሬትም ወጣ፣ እና የእግዚአብሔር ህዝብ ጠላቶች ፍርሀትም ታላቅ ስለነበር ሸሹ እና በሩቅም ቆሙ እና ከባህር ውስጥ ወደ ወጣው መሬትም ሄዱ።

፲፭ ደግሞም የሀገሩ ማዘፍ ሰዎችም በሩቅ ቆሙ፤ እናም ከእግዚአብሔር ጋር በተዋጉት ህዝቦች ሁሉ ላይ እርግማን መጣ።

፲፮ እና ከዚያም ጊዜ በኋላ በመካከላቸው ጦርነቶችና ደም ማፋሰስ ነበር፤ ነገር ግን ጌታ መጣ እና ከህዝቡም ጋር ኖረ፣ እና እነርሱም በፅድቅ ኖሩ።

፲፯ በህዝቡ ላይ ያረፈው የጌታ ክብር ታላቅ ስለነበር፣ የእግዚአብሔርም ምኞር ሁት በሁሉም ህዝብ ላይ ነበር። እግዚአብሔርም ምድሪቱን ላባረከ፣ እና በተራራውና በታላቅ ስፍራዎችም ተባረኩ፣ እና በለጸጉም።

፲፰ እነርሱ ማንድ ልብ እና አንድ አእምሮ ስለነበሩ፣ እና በጽድቅም ስለኖሩ፣ ጌታ ህዝቡን ለፅድቅ ብሎ ጠራቸው፤ እና በመካከላቸውም ማንም ድሀ አልነበረም።

፲፱ እና ሔኖክም በጽድቅ ለእግዚአብሔር ህዝብ መሰበክን ቀጠለ። በእርሱም ቀናት እንዲህ ሆነ፡፡ የቅድስና፣ እንዲሁም ፅዮን፣ ተብሎ የተጠራ ከተማም መሰረተ።

፳ ሀ ፪ ኔፊ ጳጳ፡ ማፍ፡፡
 ፲ ሀ ሙሴ ፮፡፶፯፡፡
 ቅ.መ.መ. መጻጸት፡
 ንስሀ መግባት፡፡
 ፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ጸጋ፡፡
 ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ፡፡
 ሐ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፡
 መጥመቅ፡፡

፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፡ ማመን፡፡
 ለ ማቴ. ፲፯፡፳።፡፡
 ሐ ሙሴ ፮፡፴፬፡፡
 መ ቅ.መ.መ. ሀይል፤
 ክህነት፡፡
 ፲፭ ሀ ዘፍጥ. ፮፡፬፤
 ሙሴ ፳፡፲፰፡፡
 ፲፯ ሀ ዘፀአ. ፳፫፡፳፯፡፡

ለ ፩ ዜና ፳፰፡፯-፰፤
 ፩ ኔፊ ፲፯፡፴፭፡፡
 ፲፰ ሀ የሐዋ. ፬፡፴፪፤
 ፊልጵ. ፪፡፩-፬፡፡
 ቅ.መ.መ. አንድነት፡፡
 ለ ቅ.መ.መ. ፅዮን፡፡

፳ እንዲህም ሆነ ሔኖክ ከጌታ ጋር ተነጋገረ፤ እና ለጌታም እንዲህ አለው፡፡ “ፅዮን በእርግጥም በደህንነት ለዘለአለም ትኖራለች። ነገር ግን ጌታ ለሔኖክ እንዲህ አለው፡፡ ፅዮንን ባርኬአለሁ፤ የሚቀሩትን ህዝቦች ግን ረግሜአለሁ።”

፳፩ እንዲህም ሆነ ጌታ ለሔኖክ የምድርን ነዋሪዎችን በሙሉ አሳየው፤ ፅዮን ከጊዜ በኋላ ወደ ሰማይ ለእንደምትወሰድም ተመለከተ አስተዋለም። እና ጌታም ለሔኖክ እንዲህ አለው፡፡ እነሆ ለዘለአለም መኖሪያዬ ትሆናለች።

፳፪ ሔኖክም ደግሞም የቀሩትን የአዳም ልጆች የሆኑትን ህዝቦች አየ፤ እና እነርሱም ከቃየን ዘሮች በስተቀር ሁሉም የአዳም ልጆች ድብልቆች ነበሩ፤ የቃየን ዘሮች ሞቱባቸው ነበሩ፤ እና ከእነርሱ መካከል ስፍራ አልነበራቸውምና።

፳፫ ከዚያም በኋላ ፅዮን ወደ ሰማይ ተወሰደች፤ እናም የምድርም ሀገሮች ላሁሉም ከእርሱ ፊት እንደነበሩ ሔኖክ ሐየ አስተዋለም፤

፳፬ እና በትውልድ ላይ ትውልድም መጣ፤ እና ሔኖክም ማፍብሎ ወደላይ ተነሱት ነበር፤ እንዲሁም በአብና በሰው ልጅ እቅፍ ውስጥም ነበር፤ እና እነሆ፤ የሰይጣን ሃይል በምድር ፊት ሁሉ ላይ ነበር።

፳፭ እና መላእክት ከሰማይ ሲወርዱም አየ፤ እና ታላቅ ድምፅ እንዲህ ሲል ሰማ፡፡ በምድር ለሚኖሩት ወዮ፤ ወዮ።

፳፮ ሰይጣንንም አየ፤ እና በእጁም ታላቅ ሰንሰለት ነበረው፤ እና ይህም ምድርን በሙሉ ለበጭለማ ሸፈነ፤ እርሱም ቀና ብሎ ሳቀ፤ እና የእርሱም ሐመላእክት ተደሰቱ።

፳፯ እና ሔኖክ ለመላእክት የአብና ወልድ

ላም ስክር ይዘው ከሰማይ ሲወርዱ አየ፤ እና መንፈስ ቅዱስ በብዙዎች ላይ አረፈ፤ እና እነርሱም በሰማይ ሀይሎች ወደ ፅዮን አረጉ።

፳፰ እንዲህም ሆነ እግዚአብሔር የቀሩትን ህዝቦች ተመለከተ፤ እናም አለቀሰ፤ ስለዚህም ሔኖክ እንዲህ ብሎ መሰከረ፡፡ ለምንድን ነው ሰማያት የሚያለቅሱት፤ እና እምባቸውን እንደ ዝናብ በተራራው ላይ እንደሚፈሰ የሚያደርጉት?

፳፱ እና ሔኖክ ለጌታ እንዲህ አለ፡፡ ቅዱስ እና ከዘለአለም ሁሉ እስከ ዘለአለም ሆነህ፤ ለምንድን ነው ሳይሆን ታለቅሰው?

፴ እና የዚህን ምድር፤ አዎን፤ እንደዚህ አይነት ሚልዮን ምድሮችን፤ ታናሽ መጠንን ሰው ለመቁጠር የሚችሉ ቢሆንም፤ አንተ ላይ ለፈጠርካቸው የመቆጠሪያ መጀመሪያም አይሆንም፤ እና መጋረጃህ አሁንም ተወጥሯል፤ ነገር ግን አንተ እዚህ አለህ፤ እና እቅፍህም እዚህ አለ፤ ደግሞም አንተ ጻድቅ ነህ፤ ለዘለአለምም ሩህሩህና ደግ ነህ፤

፴፩ እና ከዘለአለም እስከ ዘለአለም፤ ከፍጥረታትህ ሁሉ፤ ወደ እቅፍህም ፅዮንን ወስደህል፤ እና የዙፋንህ ነዋሪዎችም ማከሰላም፤ ማፍትህ፤ እና ማክላውነት ሌላ ነዋሪዎች የላቸውም፤ ምህረት በፊት ለፊት ህይወት እና መጨረሻ የለውም፤ አንተ ለማልቀስ እንዴት ትችላለህ?

፴፪ ጌታም ለሔኖክ እንዲህ አለው፡፡ እነሆ፤ እነዚህ ወንድሞችህን እይ፤ እነርሱ ሳይሆኑ ሰራዎች ናቸው፤ እና በፈጠርኳቸው ቀንም ላይ ቀታቸውን ሰጠኋቸው፤ እና በዓደን ገነትም ለሰው ላይ ምርጫውን ሰጠሁት።

<p>፳ ሀ ሙሴ ፯፡፳፪-፳፫። ቅ.መ.መ. አዲሲ.ቲ ኢየሩሳሌም። ፳፩ ሀ ሙሴ ፯፡፳፱። ፳፪ ሀ ሄፌፌ ፳፯፡፴፫። ፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ሰማይ። ለ ት. እና ቃ. ፳፰፡፵፯። ሙሴ ፩፡፳፯-፳፱። ሐ ቅ.መ.መ. ራዕይ።</p>	<p>፳፬ ሀ ሄ ቀር. ፲፪፡፩-፱። ፳፮ ሀ አልማ ፲፪፡፲-፲፩። ለ ኢሳ. ፳፡፩-፪። ሐ ይሁዳ ፩፡፮። ት. እና ቃ. ፳፱፡፴፮-፴፯። ፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. መላእክት። ለ ቅ.መ.መ. ምስክርነት። ፳፱ ሀ ኢሳ. ፳፫፡፯-፲። ፴ ሀ ት. እና ቃ. ፳፯፡፳፱።</p>	<p>ሙሴ ፩፡፴፫። ለ ቅ.መ.መ. መፍጠር፤ ፍጥረት። ፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሰላም። ለ ቅ.መ.መ. ፍትህ። ሐ ቅ.መ.መ. እውነት። ፴፪ ሀ ሙሴ ፩፡፱። ለ ቅ.መ.መ. እውቀት። ሐ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።</p>
--	---	---

፴፫ እና ለወንድሞችህም ይህን ብያለሁ፤ እና ደግሞም እርስ በርስ እንዲዋደዱ፤ እና እኔ አባታቸውን ይመርጡ ዘንድ ትእዛዝን ሰጠኋቸው፤ ነገር ግን እነሆ፤ እነርሱ ፍቅር የላቸውም፤ እና የራሳቸውንም ደም ይጠላሉ፤

፴፬ ሆየእሳት አይነት ቁጣዬም እነርሱ ላይ ተቀጣጥሏል፤ እና በእነርሱም ላይ ቁጣዬ ታላቅ ስለሆነ፤ በቅያሜዬም ላየጥፋት ውሀ እልክባቸዋለሁ፤ ጥብቅ ቁጣዬም በእነርሱ ላይ ተቀጣጠላለችና።

፴፭ እነሆ፤ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፤ ስሜም የቅድስና ሰው ነው፤ የምክር ሰውም ስሜ ነው፤ እና መጨረሻ የሌለውና ዘለአለ ማዊም ደግሞ ስሜ ነው።

፴፮ ስለዚህ፤ እጆቼን እዘረጋለሁ እና የፈጠርኳቸውን ፍጥረታት ሁሉ ልይዛቸውም እችላለሁ፤ እና ደግሞም ሆአይኔ ሊበሳቸው ይችላል፤ እና በእጆቼ ከሰራጌቸው ፍጥረታት ሁሉ ከወንድሞችህ ውስጥ እንዳለው እንደእነዚህ አይነት ላጥፋቸዎት አልነበሩም።

፴፯ ነገር ግን እነሆ፤ ኃጢአታቸው በአባቶቻቸው ጭንቅላት ላይ ይሆናል፤ ሰይጣንም አባታቸው ይሆናል፤ ጣርም እጣቸው ይሆናል፤ እናም ሰማያትም በሙሉ ለእነርሱ፤ እንዲሁም በእጆቼ ለሰራጌቸው በሙሉ፤ ያለቅሳሉ፤ ስለዚህ እነዚህ እንደሚሰቃዩ ሲያዩ፤ ሰማያት አያለቅሱም?

፴፰ ነገር ግን እነሆ፤ እነዚህ በአይንህ ያየሁቸውም በኃርፍ ይጠፋሉ፤ እና እነሆ፤ እኔ እዘጋቸዋለሁ፤ ምእስር ቤት ለእነርሱ አዘጋጅቼላቸዋለሁ።

፴፱ እና ሆየመረጥኩትም በፊቴ ለምኗል። ስለዚህ፤ ለኃጢአታቸው ተሰቃየ፤ ንስሀ ከገቡም በዚያ ቀን ላየመረጥኩት ወደ እኔ ይመለሳሉ፤ እና እስከዚያም ቀን ድረስ ሳለቃይ ውስጥም ይሆናሉ፤

፵ ስለዚህ፤ ለዚህም ሰማያት፤ አዎን፤ እና በእጆቼ የሰራጌቸውም ሁሉ ያለቅሳሉ።

፵፩ እንዲህም ሆነ ጌታ ሔኖክን አነጋገረው፤ እና ስለሰው ልጆች ድርጊቶች ሁሉም ነገረው፤ ስለዚህ ሔኖክ አወቀ፤ እና ጥፋታቸውንና ስቃያቸውን አየ፤ እና አለቀሰ እናም ክንዶቹን ዘረጋ፤ ልቡም እንደ ዘለአለም ተገረበረበ፤ እና አንጀቱም በጥልቅ ተነካ፤ እናም ዘለአለምም ተንቀጠቀች።

፵፪ ሔኖክም ሆኖህንና ሳቤተሰቡን አየ፤ የኖህ ልጆች ዘሮችም በጊዜያዊ ደህንነት ይድናሉ፤

፵፫ ስለዚህ ሔኖክ ኖህ ምርከብን እንደሰራም አየ፤ እና ጌታም ፈገግ አለበት፤ እና በእጁም ያዘው፤ ነገር ግን በቀሩት ጥፋተኞች ላይ ኃርፎቹ መጡ እና አጥለቀለቋቸው።

፵፬ ሔኖክም ይህን ተመለከተ፤ የነፍስ መራራነት ተሰማው፤ እና ለወንድሞቹ በማልቀስ ለሰማያት እንዲህ አለ፡ ለመጽናናት ምእምቢ እላለሁ፤ እግዚአብሔር ግን ሔኖክን አለው፤ ልብህን አንሳ፤ ተደሰትም፤ እና ተመልከት።

፵፭ እንዲህም ሆነ ሔኖክ ተመለከተ፤ እና ከኖህ ጀምሮ የምድርን ቤተሰቦች አየ፤ እና ለጌታ እንዲህ ብሎ ጮኸ፡ የጌታ ቀን መቼ ይመጣል? የሚያለቅሱት ሁሉ

፴፫ ሀ ቅ.መ. ፍቅር።
፴፬ ሀ ኢሳ. ፴፡፳፯፤
ናፆ ፩፡፮፤
ት. እና ቃ. ፴፭፡፲፬።
ለ ዘፍጥ. ፯፡፱፡፲፤
ሙሴ ፳፡፲፯፤ ፳፬።
ቅ.መ.መ. የኖሳ ዘመን
የጥፋት ወሀ።
፴፭ ሀ ሙሴ ፮፡፵፯።
ለ ሙሴ ፩፡፫።
፴፮ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፡፪፤

፹፰፡፵፩፤
ሙሴ ፩፡፴፭-፴፯።
ለ ዘፍጥ. ፮፡፭-፮፤
ሙሴ ፰፡፳፪፤ ፳፰-፴፩።
፴፰ ሀ ፩ ጌጥ. ፫፡፲፰-፳።
ቅ.መ.መ. ሲ.ያል።
፴፱ ሀ ይህም አዳኝ ማለት ነው።
ለ ሙሴ ፬፡፪፤
አብር. ፫፡፳፯።
ቅ.መ.መ. ኢ.የሱስ ክርስቶስ።
ሐ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።

፵፩ ሀ ሞዛያ ፳፰፡፫።
ቅ.መ.መ. ርህራሄ።
፵፪ ሀ ቅ.መ.መ. ኖሳ፤ የመፅሐፍ
ቅዱስ የአባቶች አለቃ።
ለ ሙሴ ፰፡፲፪።
፵፫ ሀ ዘፍጥ. ፮፡፲፬-፲፮፤
ኤተር ፮፡፯።
፵፬ ሀ መዝ. ፸፯፡፪፤
ኤተር ፲፭፡፫።

ሕንዲቀደሱና ዘለአለማዊ ህይወት ይኖራቸው ዘንድ፣ የጻድቁ ደምስ መቼ ነው የሚፈሰው?

፵፮ ጌታም እንዲህ አለ፡ ይህም ሰመካ ከለኛው ዘመን፣ በጥፋትና በበቀል ቀናት ነው።

፵፯ እና እነሆ፣ ሔኖክም የሰው ልጅ በሰጋ የሚመጣበትን ቀን አየ፤ እና መንፈሱም በመደሰት እንዲህ አለ፡ ጻድቁ ወደላይ ተነሰቷል፤ እናም ከምድር መሰረት ጀምሮም ሰጡ ተገድሏል፤ እና በእምነትም በኩል በአብ እቅፍ ውስጥ ነኝ፤ እና እነሆ፣ ሳፀንም ከእኔ ጋር ነኝ።

፵፰ እንዲህም ሆነ ሔኖክ ምድርን ተመለከተ፤ እና ከጥልቁም እንዲህ የሚል ድምጽ ሰማ፡ ወዮ፣ ለእኔም ለሰው እናት ወዮለኝ፤ በልጆቼ መጥፎነት ምክንያት አሞኛል፤ ደክሞኛልም። መቼ ላከሩለሁ፣ እና ከእኔ ውስጥ ከወጡት ሕጻናት እነጻለሁን? አርፍሰ ዘንድ ፈጣሪዬ መቼ ይቀድሰኛል፣ ለዘመንም በፅድቅ በፊቴ መቼ ይኖራል?

፵፱ ሔኖክም ምድር ስታለቅስ ሲሰማም አለቀሰ፤ እና ለጌታም እንዲህ ብሎ ጮኸ፡ ጌታ ሆይ፣ በምድር ላይ ርህራሄ አይኖርህምን? የኖህንን ልጆችንስ አትባርክም?

፶ እንዲህም ሆነ ሔኖክ ወደጌታ መጮሁን እንዲህ በማለት ቀጠለ፡ ጌታ ሆይ፣ በአንድ ደብዳቤ፣ እንዲሁም በኢየሱስ ክርስቶስ፣ ስም ለኖህና ለዘሩ ርህራሄ ይኖርህ ዘንድ፣ መሬትም በመጥፈያው ውሀ ደግሞም እንዳትሸፈን ዘንድ እጠይቅህለሁ።

፶፩ ጌታም ይህን ሊከለክለው አልቻለም፤ ከሔኖክ ጋር ቃል ገባ፤ እና ከእርሱም ጋር

ቃለ መሀላ ሳርፉን እንደሚያቆም፤ የኖህ ልጆችንም እንደሚጠራቸው ማለለት።

፶፪ ከዚያም ምድር እስካለች ድረስ የእርሱ ማረፊያ ቀን ዘርቸው በሁሉም ህዝቦች መካከል ይገኙ ዘንድ የሚቀየር አዋጅን ሰደደ።

፶፫ እና ጌታም እንዲህ አለ፡ በዘሩ በኩል ምሥራቅ የሚመጣበት የተባረከ ነው፤ ምክንያቱም እንዳለው—እኔ የፅዮን ሳንጉስ፣ እንደ ዘለአለም ሰፊ የሆነው የሰማይ ሐዘለት፣ መሲህ ነኝ፣ እና ማንም በበሩ ገብተው ወደ እኔ ማረፊያውም አይወድቁም፤ ስለዚህ፣ የተናገርኩባቸውም የተባረኩ ናቸው፤ ከዘለአለም ደስታ ማዘመር ጋር በደስታ ይመጣሉና።

፶፬ እንዲህም ሆነ ሔኖክ ወደጌታ እንዲህ ብሎ ጮኸ፡ የሰው ልጅ በሰጋ ሲመጣ፣ ምድርም ታርፋለችን? እነዚህን ነገሮች እንድታሳየኝ እለምንሀለሁ።

፶፭ ጌታም ለሔኖክ አለው፡ ተመልከት፣ እና ተመለከተ፣ እና ማሰው ልጅን እንደሰው ሰመስቀል ላይ ሲሰቀልም አየ እና ተመለከተ።

፶፮ የደመቀ ድምጽንም ሰማ፤ እና ሰማያት ተሸፍነው ነበር፤ እና የእግዚአብሔር ፍጥረት ሁሉ አዘኑ፤ ምድርም ሁሉ ተሸፈነ፤ ድንጋዮችም ተሰነጠቁ፤ ቅዱሳንም ላተነሱ፤ እና በሰው ልጅ ሐቀኝ እጅም በክብር ማዘው ደች ተጫኑ።

፶፯ እና ማሰብ ለት የነበሩትም ሁሉ ለመንፈሶች መጡ፣ እና በእግዚአብሔር ሐቀኝ እጅ በኩል ቆሙ፤ እና የቀሩትም እስከ ታላቁ የፍርድ ቀን ድረስ በጭለማ ሰንሰለቶች ታሰሩ።

፶፰ ሔኖክም እንደገና አለቀሰ እና ለጌታ

፵፭ ሀ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
፵፮ ሀ ሙሴ ፭፥፶፮።
፵፯ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር በግ።
ለ ሙሴ ፯፥፳፩።
፵፰ ሀ ቅ.መ.መ. ምድር—
ምድርን ማፅዳት።
ለ ሙሴ ፯፥፶፬፣ ፶፭፣ ፷፬።
ሐ ቅ.መ.መ. እድፍ፣ እድፍነት።
፶፩ ሀ ሙሴ. ፱፥፮-፱።
፶፪ ሀ ሙሴ. ፳፥፪።

፶፫ ሀ ቅ.መ.መ. መሲህ።
ለ ማቴ. ፪፥፪፣ ፪ ኔፊ. ፲፥፲፬።
አልማ ፍ፣ ፶፣
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳፪።
ሐ መዝ. ፸፩፥፫፣ ፸፰፥፴፭፣
ሔሊ. ፭፥፲፪።
ቅ.መ.መ. አለት።
መ ፪ ኔፊ. ፴፩፥፲፱-፳።
ህ ቅ.መ.መ. መዚ.ቃ።
፶፭ ሀ ቅ.መ.መ. የሰው ልጅ።

ለ ፫ ኔፊ. ፳፯፥፲፬።
ቅ.መ.መ. መሰቀል።
፶፮ ሀ ማቴ. ፳፯፥፵፭፣ ፶-፶፩።
ለ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
ሐ ማቴ. ፳፭፥፴፬።
መ ቅ.መ.መ. አክሊል፣
ከፍተኛነት።
፶፯ ሀ ት. እና ቃ. ፸፮፥፸፩-፸፬።
ሀ ማቴ. ፶፱።
ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ።

እንዲህ ብሎ ጮኸ፤ ምድር መቼ ታርፋለች?

፶፱ ሔኖክም የሰው ልጅ ወደአብ ሲያርግ ተመለከተ፤ እና ወደ ጌታም እንዲህ ብሎ ጠራ፡ በምድር እንደገና አትመጣምን? አምላካም እስከሆንክ ድረስ፤ እና አውቅሀለሁ፤ እና ምለህልኛል፤ እና በአንድያ ልጅህ ስም እጠይቅህ ዘንድ አዝዘኸኛል፤ ሰርተኸኛል፤ እና ለዘውድህ መብትም በራሴ ሳይሆን በጸጋህ ሰጥተኸኝ፤ ስለዚህ፤ ወደ ምድር እንደገና የምትመለስ እንዳልሆነም እጠይቅሃለሁ።

፷ እና ጌታ ለሔኖክ እንዲህ አለ፡ እንደምኖርም፤ እንዲህም ሰመጨረሻዎቼ ቀናት፤ መጥፎነትንና በበቀልም ቀናት፤ የናህ ልጆችን በሚመለከት ቃለ መሀላ ላንተ የገባሁትን ለማሟላት ተመልሼ እመጣለሁ፤

፷፩ ምድር ሳይሆን ታርፋለችም ቀን ይመጣል፤ ነገር ግን ከዚያ ቀን በፊት ሰማያት ሳይጠቁራሉ፤ የጭለማም ሐመጋረጃ ምድርን ይሸፍናል፤ እና ሰማያትም ይንቀጠቀጣሉ፤ ዳግም በምድርም፤ በሰው ልጆችም መካከልም ታላቅ ስቃይ ይኖራል፤ ነገር ግን ህዝቤን ለአተርፋቸዋለሁ፤

፷፪ እና ሳይቅን ከሰማያት እስዳለሁ፤ እና ስለ አንድያ ልጄ፤ ከሙታን ላትንሳኤውን፤ አዎን፤ እና ስለሁሉም ሰዎች ከሞት ስለመነሳት ሐእንዲመሰክርም ለእውነትን ለከምድር እልካለሁ፤ እና እንደ ጥፋት ውሀ ፅድቅና እውነት ምድርን አንድታጸዳት፤ የእኔ ተመራጮችን ከምድር አራት ማእዘናት ወደ አዘጋጀሁት ስፍራ፤ ቅዱስ

ከተማ፤ ወገባቸውን እንዲታጠቁ እና ለእኔ መመለሻ ወደፊት ይጠብቁ ዘንድ ሐእንዲሰበሰቡ አደርጋለሁ፤ በዚያም ድንኳኔም ይገኛልና፤ እና ይህችም ፅዮን፤ ሐዲስቷ ኢየሩሳሌም ተብላ ትጠራለች።

፷፫ ጌታም ለሔኖክ እንዲህ አለው፡ አንተና ማከተማህ ሁሉ በዚያ ትገናኛቸዋለህ፤ እናም በእቅፋችንም እንቀበላቸዋለን፤ እነርሱም ያዩናል፤ እና አንገታቸውን እናቅፋለን፤ እና እነርሱም አንገታችንን ያቅፋሉ፤ እና እንሳሳማለን፤

፷፬ እኔም በዚያ መኖሪያዬ ይሆናል፤ እና ከፈጠርኳቸው ሁሉ ውስጥ የምትመጣው ፅዮን ትሆናለች፤ እና ለአንድ ሺ አመታትም ምድር ላታርፋለች።

፷፭ እንዲህም ሆነ ሔኖክ በኋለኛዎቹ ቀናት ለአንድ ሺህ አመታት በፅድቅ በምድር ለመኖር የሰው ልጅ ሳይሆን መጣበትን ቀናት አየ፤

፷፮ ከዚያ ጊዜ በፊት ግን ከመጥፎዎቹ መካከል ታላቅ ስቃይን አየ፤ እና ባህርም እንደተቸገረ አየ፤ እና በመጥፎው ላይ የሚመጣውን የሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔርን ለፍርድ በመፍራት ወደፊት እየተመለከቱ የሰዎች ልብ ሳሲወድቁባቸው ተመለከተ።

፷፯ ጌታም ለሔኖክ ሁሉንም ነገሮች፤ እንዲሁም እስከ አለም መጨረሻ ድረስ አሳየው፤ እና የፅድቅን ቀን፤ የቤዛነታቸውንም ሰአት አየ፤ እና የደስታ ሙላትን ተቀበለ፤

፷፰ እና የፅዮን ቀናት ሁሉ፤ በሔኖክ ቀናት፤ ሶስት መቶ ስልሳ አምስት ነበሩ።

፷፱ እና ሔኖክና ሁሉም ህዝቡ ከእግዚአ

፳ ሀ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ ቀናት፤ የኋለኛው ቀናት።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ምድር-የምድር የመጨረሻ ሁኔታ።
ለ ት. እና ቃ. ማጅ፡ ፲፩-፲፪፤ ፲፫፤ ፳፫።
ሐ ቅ.መ.መ. ዐይነት-እርግብ።
መ ፩ ኔፊ. ፳፪፤ ፲፭-፳፮፤ ፪ ኔፊ. ማ፡ ፲።
፳፪ ሀ መዝ. ፹፭፡ ፲፩።
ቅ.መ.መ. የወንጌል ዳግም መመለስ።

ለ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
ሐ ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
መ ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
ሠ ኢ.ሳ. ፳፱፡ ፱።
ረ ቅ.መ.መ. እስራኤል-የእስራኤል መሰብሰብ።
ሰ ቅ.መ.መ. አዲሲቱ ኢየሩሳሌም።
፳፫ ሀ ራ.ሪ. ፳፩፡ ፱-፲፩፤ ት. እና ቃ. ማጅ፡ ፲፩-፲፪፤ ሙሴ ፯፡ ፲፱-፳፩።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።

ለ ሙሴ ፯፡ ፶፰።
፳፭ ሀ ይሁዳ ፩፡ ፲፱።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ፍርድ፤ የመጨረሻው።
ለ ኢ.ሳ. ፲፫፡ ፯-፯።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ደስታ።
፳፰ ሀ ዘፍጥ. ፭፡ ፳፫፤ ሙሴ ፳፡ ፩።

ብሔር ጋር ማተራመዱ፤ እና እርሱም በፅዮን መካከል ኖረ፤ እንዲህም ሆነ ፅዮንም አል ነበረችም፤ እግዚአብሔር ወደ እቅፉ ተቀብሏታልና፤ እና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ፅዮን ጠፋች የሚል አባባል ነበር።

ምዕራፍ ፳ [የካቲት ፲፰፻፴፩ (እ.አ.አ.)]

ማቱሳላ ተነበየ—ኖህና ልጆቹ ወንጌልን ሰበኩ—ታላቅ ጥፋት በዛ—ወደ ንስሀ መጠራትም አልተሰማም—እግዚአብሔርም ሰጋዎችን በሙሉ በጥፋት ውሀ ለማጥፋት አወጀ።

፩ ሄናክም የኖረበት ቀናት ሁሉ አራት መቶ ሰላሳ ዓመት ነበሩ።

፪ እንዲህም ሆነ የሔኖክ ልጅ ማቱሳላም የጌታ ቃል ኪዳን ይሟላ ዘንድ አልተወሰደም ነበር፤ በእውነትም ኖህ የወገቡ ፍሬ እንደሚሆን ቃል ገብቶለት ነበርና።

፫ እንዲህም ሆነ ማቱሳላም ከወገቡ (በኖህ በኩል) የአለም መንግስታት ሁሉ እንደሚመጡም ተነበየ፤ እና በራሱም ላይ ክብርን ወሰደ።

፬ እና በምድር ላይ ታላቅ ርሀብ መጣ፤ እና ጌታም ምድርን በታላቅ ርግማን ረገመው፤ እና በዚያም ብዙ ኗሪዎቹም ሞቱ።

፭ እንዲህም ሆነ ማቱሳላም መቶ ሰማንያ ሰባት ዓመት ኖረ፤ ላሜሕንም ወለደ፤

፮ ማቱሳላም ላሜሕን ከወለደ በኋላ የኖረው ሰባት መቶ ሰማንያ ሁለት ዓመት ሆነ፤ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ፤

፯ ማቱሳላም የኖረበት ዘመን ሁሉ ዘጠኝ መቶ ስልሳ ዘጠኝ ዓመት ሆነ፤ ሞተም።

፳ ላሜሕም መቶ ሰማንያ ሁለት ዓመት ኖረ፤ ልጅንም ወለደ፤

፱ ስሙንም እግዚአብሔር ማረገማት ምድር ከተግባራችንና ከእጅ ሥራችን ይህ ያሳርፈናል ሲል ላኖሳ ብሎ ጠራው።

፲ ላሜሕም ኖሳን ከወለደ በኋላ የኖረው አምስት መቶ ዘጠና አምስት ዓመት ሆነ፤ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ።

፲፩ ላሜሕ የኖረበት ዘመን ሁሉ ሰባት መቶ ሰባ ሰባት ዓመት ሆነ፤ ሞተም።

፲፪ ኖህም በአራት መቶ ሀምሳ አመቱ ያፌትን ሞለደ፤ እና ከአርባ ሁለት አመት በኋላ ሳፌምን ከያፌት እናት ወለደ፤ እናም በአምስት መቶ አመቱም ላካምንን ወለደ።

፲፫ ኖህና ልጆቹም ጌታን ላክደመጡ፤ እና ምክሩንም ተቀበሉ፤ እና የእግዚአብሔርም ልጆች ተብለው ተጠሩ።

፲፬ እነዚህ ወንዶች በምድር ገፅ ላይ እየተባዙ ሄዱ፤ እና ሴት ልጆችም ለእነርሱ ተወለዱላቸው፤ የሰው ምንዶችም እነዚህ ሴት ልጆች ቆንጆ እንደሆኑ አዩ፤ እና እንደ ፍላጎታቸውም እነዚህን ሚስቶቻቸው አደረጉቸው።

፲፭ ጌታም ለኖህ እንዲህ አለው፡ የወንድ ልጆችህ ሴት ልጆች ራሳቸውን ሽጠዋል፤ እነሆ፡ ቁጣዬ በሰው ልጆች ላይ ተቀጣጥላለች፤ ድምጹን አያደምጡምና።

፲፮ እንዲህም ሆነ ኖህም ተነበየ፤ እናም የእግዚአብሔርን ነገሮች፡ እንዲሁም በመጀመሪያው እንደነበረው፡ አስተማረ።

፲፯ ጌታም ለኖህ እንዲህ አለው፡ መንፈሴ ከሰው ጋር ሁልጊዜም ላይቆይም፤ እርሱ ሁሉም ላስጋ መሞት እንዳለበት ያውቃልና፤ ነገር ግን እድሜው አንድ መቶ ሀያ

፳፱ ሀ ዘፍጥ. ፭፡፳፱፤ ሙሴ ፳፡፴፱፤ ቅ.መ.መ. መራመድ፤ ከእግዚአብሔር ጋር መራመድ (መሄድ)።
፳፻ ሀ ቅ.መ.መ. ማቱሳላ።
፱ ሀ ሙሴ ፱፡፳፫። ለ ቅ.መ.መ. ኖሳ፤ የመፅሐፍ ቅዱስ የአባቶች አለቃ።
፲፪ ሀ ዘፍጥ. ፭፡፴፪።

ቅ.መ.መ. ያፌት። ለ ቅ.መ.መ. ሴም። ሐ ቅ.መ.መ. ካም።
፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፰፡፵፩። ቅ.መ.መ. ገብርኤል። ለ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፤ ታዛዥ፤ መታዘዝ። ሐ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር ወንድ እና ሴት ልጆች።
፲፬ ሀ ሙሴ ፭፡፶፪።

፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጋብቻ፤ መጋባት—በሀይማኖቶች መካከል መጋባት።
፲፮ ሀ ዘፍጥ. ፮፡፫፤ ፪ ኔፊ ፳፮፡፲፩፤ ኤተር ፪፡፲፭፤ ት. እና ቃ. ፩፡፴፫። ለ ፪ ኔፊ ፱፡፱። ቅ.መ.መ. ስጋ።

ይሆናል፤ እና ሰዎች ንስሀ ካልገቡ፣ ሓገር ፉን እልክባቸዋለሁ።

፲፰ በዚያም ቀናት ማዘፍ ሰዎች በምድር ላይ ነበሩ፤ እና ኖህን ለመግደልም ፈለጉ፤ ነገር ግን ጌታ ከኖህ ጋር ነበር፤ እና የጌታ ሳህይልም እርሱ ላይ አርፎ ነበር።

፲፱ ጌታ ሰበርዓቱም ላኖህን ሐሾመው፤ እና፣ ለሔኖክ እንደተሰጠው፣ ወደ ሰው ልጆች እንዲሄድ እና ወንጌሉን ማእንዲሰብክ አዘዘው።

፳ እንዲሁም ሆነ ኖህ የሰው ልጆች ማንስሀ እንዲገቡ ጠራቸው፤ ነገር ግን የእርሱን ቃላትን አላደመጡም።

፳፩ ደግሞም፣ ከሰሙትም በኋላ፣ ወደ ፊቱ መጥተው እንዲህ አሉ፡ እነሆ፣ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን፤ የሰውን ሴት ልጆች ለራሳችን አልወሰድንም? እና ሆኖ በላን እየጠጣን፣ እና እያገባንና በጋብቻ እየሠጠን አይደለንም? ሚስቶቻችንም ልጆችን ወልደውልናል፤ እና እነዚህም እንደ ቀደሙት ሰዎች የታወቁ ጠንካራ ሰዎች ናቸው። እና የኖህን ቃላት አላደመጡም።

፳፪ እግዚአብሔርም የሰዎች ጥፋት በምድር ላይ የበዛ እንደሆነ አየ፤ እና የእያንዳንዱ ሰው የልቡ ሳህላብ ምኞትም ሁልጊዜ ፈጽሞ ክፉ ሆነ።

፳፫ እንዲሁም ሆነ፣ ኖህም ለህዝቡ ምስ በክን እንዲህ በማለት ቀጠለ፡ አድምጡ፣ እና የቃላቶቼን ምክር ተቀበሉ፤

፳፬ እንደ አባቶቻችሁም ሆኑ ለኃጢአታችሁም ንስሀ ግቡ እና በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላተጠ

መቁ፣ እና ሁሉንም ነገሮችን ላይገለፅላችሁ ዘንድ መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል ትችላላችሁ፤ እና ይህን ካላደረጋችሁ፣ የጥፋት ውሀ ይመጣችኋል፤ ይህም ቢሆንም አላደመጡትም።

፳፭ ኖህም በዚህ ተጸጸተ፣ እናም በምድር ላይ እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ ልቡ ተጨነቀ፣ እና ይህም ልቡን እጅግ አሳዘነው።

፳፮ ጌታም እንዲህ አለ፡ የፈጠርሁትን የሰው፣ ሰውና እንስሳት፣ ተንቀሳቃሾች ፍጡራን እስከ ሰማይ ወድኛ፣ ከምድር ገፅ ሆኑ ስለፈጠርኳቸው እና ስለሰራታቸው ኖህ ተጸጽቷልና፤ እና ህይወቱን ለማጥፋትም ስለሚፈልጉ እኔን ጠርቶኛል።

፳፯ እንዲሁም ኖህ በጌታ አይኖች ውስጥ ሆኖ ለገና፤ በዘመኑ ከነበሩት ሰዎች ሁሉ ይልቅ ላጭምና ከበደል የራቀ ሰው ነበር፤ እና ሶስቱ ልጆቹ ሴም፣ ካምናና ያፌት እንዳደረጉት፣ ሐካሄዱንም ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ።

፳፰ ምድርም በእግዚአብሔር ፊት በክፉ ሥራ ሆኗለች፣ እናም በአመጽም ተሞልታለች።

፳፱ እግዚአብሔር ምድርን ተመለከተ፣ እና እነሆ ረክሳ ሁሉም ስጋዎች ለባሽ አካሄዱን በምድር ላይ አበላሽቶ ነበርና።

፴ እግዚአብሔርም ኖህን እንዲህ አለው፡ የስጋ ለባሽ ሁሉ መጨረሻ በፊቱ መጥቷል፣ ምድርም በአመፅ ተሞልታለችና፣ እናም እነሆ ስጋን ሁሉ ከምድር ውስጥ ሆኑ ለሁ።

፲፯ ሐ ዘፍጥ. ፯፥፱፤ ፲፫፤ ሙሴ ፯፥፴፬።
 ፲፰ ሀ ዘፍጥ. ፯፥፱፤ ዘኁል. ፲፫፥፴፫፤ አ.ያ. ፲፯፥፲፭።
 ለ ቅ.መ.መ. ሀይል።
 ፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. የመልክ ጸደቅ ክህነት።
 ለ አብር. ፳፥፲፱።
 ሐ ት. እና ቃ. ፫፯፥፶፪።
 ቅ.መ.መ. መሸም፣ ሾመት።
 መ ቅ.መ.መ. የሚሰዩን ስራ።

፳ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ መግባት።
 ፳፩ ሀ ማኑ. ፳፬፥፴፰-፴፱፤ ጆ.ስ.—ማኑ. ፩፥፵፩።
 ፳፪ ሀ ዘፍጥ. ፯፥፭፤ ሙሴ ፯፥፴፮-፴፯።
 ለ ሞዛያ ፱፥፴፫፤ አልማ ፲፪፥፲፬።
 ቅ.መ.መ. ሀሳቦች።
 ፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. መስበክ።
 ፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
 ለ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣

መጥመቅ—ለመጠመቅ ብቁነት።
 ሐ ፪ ኔፊ. ፴፪፥፪-፭።
 ፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ምድር—ምድርን ማፅዳት።
 ፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
 ለ ዘፍጥ. ፯፥፱።
 ሐ ቅ.መ.መ. መራመድ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መራመድ (መሄድ)።
 ፳፰ ሀ ዘፍጥ. ፯፥፲፩-፲፫።
 ፴ ሀ ት. እና ቃ. ፶፯፥፫።

ከመፅሐፈ ኦብርሐም ቅርፅ

ቁጥር ፩



መግለጫ

- ሰዕል ፩ የእግዚአብሔር መላእክት።
- ሰዕል ፪ ኦብርሐም በመሰዊያ ላይ ታስሮ።
- ሰዕል ፫ የኤልከናኽ የባእድ አምላኪ ቄስ ኦብርሐምን እንደ መስዋዕት ለማቀርብ ሲጥክር።
- ሰዕል ፬ የባእድ አምላክ ቀሳውስት መሰዊያ ድንጋይ ከኤልከናኽ፣ ሊብናኽ፣ ማህማርከራኽ፣ ቆራሽና ፈርዖን አማልክት ፊት ቆሞ።
- ሰዕል ፭ የባእድ አምላክ ኤልከናኽ።
- ሰዕል ፮ የባእድ አምላክ ሊብናኽ።
- ሰዕል ፯ የባእድ አምላክ ማህማርከራኽ።
- ሰዕል ፰ የባእድ አምላክ ቆራሽ።
- ሰዕል ፱ የባእድ አምላክ ፈርዖን።
- ሰዕል ፲ ኦብርሐም በግብፅ ውስጥ።
- ሰዕል ፲፩ ግብጻውያን እንደገባቸው፣ የሰማይ አምዶችን እንዲያስመስሉ የተመደቡ።
- ሰዕል ፲፪ ራኩኪያንግ፣ ከጭንቅላቶቻችን በላይ ያለውን ሰማይ ወይም ጠፈርን የሚያስመለክት፣ ነገር ግን በዚህ ሁኔታ፣ ከዚህ ርእሰ ጉዳይ በኩል፣ የእብራውያን ቃል፣ ሻኦማዬም፣ በመመለስ ግብጻውያን ሻኦማኡን፣ ከፍ ማለትን፣ ወይም ሰማያትን ለማስመልከት ያደረጉት ነው።

መፅሐፈ አብርሐም

በጆሴፍ ስሚዝ ከፓፓይሪስ የተተረጎመ

ከግብፅ መቃብር ስፍራዎች በእጆቻችን ውስጥ ከገቡት አንዳንድ የጥንት መዛግብት ትርጉም። መፅሐፈ አብርሐም ተብሎ የተጠራው፣ አብርሐም በግብፅ እያለ በፓፓይሪስ ላይ በእራሱ እጆች የተጻፉ ፅሁፎች።

ምዕራፍ ፩

አብርሐም የፔትሪያርካዊ ስርዓት በረከትን ፈለገ—በክላውዴዎ ውስጥ በሐሰት ቀሳ ውስት ተንገላታ—ያህዌህ አዳነው—የግብፅ ጅማራ መንግስትም ተከለሰ።

በአባቴ መኖሪያ ማከለዳውያን ምድር ውስጥ፣ እኔ ለአብርሐም ሌላ ላይ መኖሪያ ስፍራን ማግኘት እንዳለብኝ አወቅሁኝ።

፪ እና ታላቅ ምድራት ሰላም እናም ላይ ለእረፍት ለእኔ እንዳሉም ስላወቅሁኝ፣ የአባቶችን በረከቶች ለማግኘት እና ይህንንም ለማስተዳደር መብትም ለማግኘት ለመሾምም ፈለግሁኝ፤ ላይዳድቅ ተከታይ በመሆኔ፣ እና ታላቅ ሥእውቀቶችን ለመረከብ፣ እናም ከዚህም በላይ ታላቅ ጻድቅ ተከታይ ለመሆን፣ እና ከዚህም ታላቅ የሆኑ እውቀቶችን ለመረከብ፣ እና የብዙ ሀገሮች አባትና የሰላም መስፍን ለመሆንም ፍላጎት ስለነበረኝ፣ እናም ትምህርትንም ለመቀበል፣ እናም የእግዚአብሔርን ትእዛዛትን አክባሪ ለመሆን ስለፈለግሁኝ፣ ምመብት ያለው ወራሽ፣ የአባቶችን መብት የሚይዘው ሊቀ ካህን ሆንኩኝ።

፫ ይህም ከአባቶች ሁለተኛው ነበር፤ ይህም ከጊዜ መጀመሪያ፣ አዎን፣ እንዲሁም ከመጀመሪያው፣ ወይም ከምድር

መመስረት በፊት እስከ አሁን ድረስ ከአባቶች የመጣው፣ በአባቶች በኩል ወደ እኔ የመጣው፣ እንዲሁም ላይበኩር ልጅ፣ ወይም ላይአዳም የመጀመሪያ ሰው፣ ወይም የመጀመሪያው አባት መብት ነበር።

፬ እግዚአብሔር ስለዘር በሚመለከት ለአባቶች እንደመደበው የራሴን ወደ ክህነት ምመደብን ፈለግሁኝ።

፭ ሁሉንም ግብፅ፣ ከፅድቅና ከጌታ አምላካቸው ከሰጣቸው ቅዱስ ትእዛዛቱ ዞርብለው፣ የአሕዛብ አማልክትን ላይያመለኩ፣ ድምጹንም ለመስማትም በፍጹም እምቢ አሉ።

፮ ልባቸውም ክፉ ለማድረግ ፈቅደው ነበርና፣ እናም ወደ ኤልከናኽ ሆአምላክ፣ ሊብናኽ አምላክ፣ ማህማርከራኽ አምላክ፣ ቆራሽ አምላክ፣ እናም ወደ ግብፅ ንጉስ ፈርዖን አምላክ በጠቅላላ ዘረዋል።

፯ ስለዚህ ልጆቻቸውን ለመናገር ወደማይችሉው ጣኦት ለመሰጠት ልባቸውን ወደ አሕዛብ መስዋዕት ዘረዋል፣ እና ድምጹንም አያደምጡም፣ ነገር ግን ህይወቴን በኤልከናኽ ቁስ ለመውሰድ ፍላጎት ነበራቸው። የኤልከናኽ ቁስ የፈርዖን ቁስም ነበር።

፰ አሁን፣ በዚህ ጊዜ በከለዳውያን ሀገር ውስጥ በተሰራው መሰዊያ ድንጋይ ላይ ለእነዚህ ልዩ አማልክቶች ወንዶችን፣ ሴቶች

፩ ፩ ሀ ቅ. መ. መ. ዑር።
 ለ ቅ. መ. መ. አብርሐም።
 ሐ የሐዋ. ፯፣ ፪-፬።
 ፪ ሀ ቅ. መ. መ. ደስታ።
 ለ ቅ. መ. መ. እረፍት።
 ሐ ቅ. መ. መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
 መ ት. እና ቃ. ፵፪፣ ፷፩።
 ቅ. መ. መ. እውቀት።

ሠ ቅ. መ. መ. የመልክ
 ጼ ዴቅ ክህነት።
 ረ ቅ. መ. መ. ሊቀ ካህን።
 ፫ ሀ ት. እና ቃ. ፹፱፣ ፲፬።
 ለ ት. እና ቃ. ፷፰፣ ፲፯።
 ቅ. መ. መ. በኩር።
 ሐ መ. ሴ. ፩፣ ፴፬።
 ቅ. መ. መ. አዳም።

፪ ሀ ቅ. መ. መ. በኩር።
 ፭ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፣ ፩።
 ለ ቅ. መ. መ. ጣኦት አምላኪ።
 ፮ ሀ ይህም በመፅሐፈ አብር. ቅርፅ፣ ፩ ውስጥ በስዕል እንደሚደገፈው፣ የሀሰት አምላኮች ማለት ነው።

ንና ልጆችን መስዋት በግብፅ ንጉስ በፈርዖን ቁስ በኩል የማቅረብ ልምድ ነበር።

፱ እንዲህም ሆነ በግብጻዊው ልምድ በኩል ቁሱ ለፈርዖው አማልክት እና ደግሞም ለሻ ግሪል አማልክት መስዋዕት አቀረበ። አሁን የሻ ግሪል አማልክት ጸሀይ ነበር።

፲ ኦሊሸም ሰፈር መጀመሪያ ላይ በሚገኘው በጲጥፋራ ተራራ ላይ ባለው መስዊያ ላይ የፈርዖኑ ቁስ ለምስጋና ልጅን እንደመስዋዕት አቀረበ።

፲፩ አሁን፡ "ከካመን የንጉሳዊ ቤተሰብ የተወለዱትን ሰባት የአኒታን ድንግል ሴት ልጆችን በዚህ መስዊያ ላይ መስዋዕትን ይህም ቁስ አቀረበ። እነዚህ ደናግል እንደ መስዋዕት የቀረቡት በምግባረ መልካምነታቸው ምክንያት ነበር፤ እነርሱም ለእንጨት ወይም ለድንጋይ አምላክት ላከናመልክም ስላሉ፡ በመስዊያው ድንጋይ ላይ ተገደሉ፤ እና ይህም የተደረገው የግብጻውያንን ስርአት በመከተል ነበር።

፲፪ እና እንዲህ ሆነ ቀሳውስትም በመስዊያው ላይ ደናግሉን መስዋዕት እንዳደረጉት፤ እኔን ይገደሉ ዘንድ በሀይል ያዙኝ፤ እና መስዊያው ምን አይነት እንደሆነ ታውቁ ዘንድ፡ ከዚህ መዝገብ መጀመሪያ ላይ ያለውን ስእል እንድትመለከቱ እመራችኋለሁ።

፲፫ በከለዳውያን ሀገር ውስጥ እንደሚሰራው አይነት መኝታ የሚመስል ነበር፤ እና ከኤልከናኽ፣ ሊብናኽ፣ ማህማርከራኽ፣ ቆራሽ አምላክቶች፣ ደግሞም እንደ ግብፅ ንጉስ በፈርዖን አምላክ ፊትም የቆመ ነበር።

፲፬ ስለእነዚህ አማልክት ይገባችሁ ዘንድ፡ መግለጫን ከዚህ መጀመሪያ ላይ በቅርስነት ሰጥቻችኋለሁ፤ ቅርሶቹም ሃይሮግሊፊኮችን የሚገልጡ የከለዳውያን ራህሊኖስ አይነት ነበሩ።

፲፭ በመስዋዕት ህይወቴን ለማሳለፍ እጆ

ቻቸውን ሲያነሱም፡ እነሆ፡ ድምጹን ወደ ጌታ አምላክ ከፍ አደረግሁኝ፤ እና ጌታም "አደመጠ እና ሰማ፡ እና ሁሉን በሚገዛው ራዕይ ሞላኝ፤ እና ከእርሱ ፊት የሚገኝ መልአክ በአጠገቤ ቆመ፡ እና ወዲያው እጄን ላፈታው።

፲፮ ድምጹም ለእኔ ነበር፡ አብርሐም፡ አብርሐም፡ እነሆ፡ ስሜ "ያህዌህ ነው፡ እና ሰምቼሀለሁ፡ ላድንህና ከአባትህ ቤትና ከቤተሰቦችህ ወስጄህ ወደማታውቀው እንግዳ ለምድር ልወስድህ መጥቼአለሁ።

፲፯ ይህም የኤልከናኽ፣ የሊብናኽ፣ የማህማርከራኽ፣ የቆራሽ አምላክቶች እናም የግብፅ ንጉስ ፈርዖን አምላክን በማምለክ ልባቸውን ከእኔ ዞር አድርገው ስለነበር ነው፤ ስለዚህ እነርሱን ለመጎብኘትና የአንተ የልጄን አብርሐምን ህይወት ለመውሰድ እጄን ያነሳውን ለማጥፋት መጥቼአለሁ።

፲፰ እነሆ፡ በእጄም እመራሀለሁ፡ እናም የእኔን ስም እንዲሁም የአባቶችህን "ካህነት በአንተ ላይ ለማድረግ እወስድሀለሁ፡ ሀይሌም በአንተ ላይ ያርፋል።

፲፱ በናህም እንደነበረም ለአንተም ይሆናል፤ ነገር ግን በአንተ አልግሎት ምክንያት በኩል የእኔ ስም ለዘለአለም ይታወቃል፤ እኔም የአንተ አምላክ ነኝና።

፳ እነሆ፡ የጲጥፋራ ተራራ በከላውዳውያን ምድር ሰቡር ከተማ ውስጥ የሚገኝ ነበር። ጌታም የኤልከናኽንና የሌሎቹን የምድር አማልክት መስዊያ ሰበረ፤ እና ፈጽሞም አጠፋቸው፤ እና ቁሱንም ገደለው፤ በከለዳውያንና በፈርዖን ቤትም ታላቅ ሀዘን ነበር፤ ፈርዖንም የንጉሳዊ ደምን የሚያመለክት ነበር።

፳፩ አሁን ይህ የግብፅ ንጉስም "ከካምን ትውልድ ዘር ነበር፤ እና በትውልድም ላየከነዓናዊ ደም ተካፋይ ነበር።

፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ካም።
ለ ዳን. ፫፡፲፫-፲፰።
፲፭ ሀ ሞሳያ ፱፡፲፮-፲፰።
ለ አብር. ፪፡፲፫።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
ለ ቅ.መ.መ. የቃል

ኪዳን ምድር።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. ከሀነት።
፲፱ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፡፩-፫።
፳ ሀ ዘፍጥ. ፲፩፡፳፰።
አብር. ፪፡፱።
፳፩ ሀ ዘፍጥ. ፲፡፳፤

መዝ. ፸፰፡፱፩፤
መ.ሴ. ፰፡፲፪።
ለ መ.ሴ. ፯፡፮-፰።
ቅ.መ.መ. ከነዓን፡
ከነዓናውያን።

፳፪ ከዚህም ትውልድ ግብጻውያን ሁሉ መጡ፤ በዚህም የከነዓናዊያን ደም በምድር ላይ ተጠበቀ።

፳፫ ሆግብፅ ምድርም መጀመሪያ የተገኘው በካምን ሴት ልጅ በሆነች ሴት፤ እና በከላውዴዎን ግብፅን በሚያመለክተው፤ ክልክል ማለት በሆነው በግብፅዎስ ሴት ልጅ ነበር።

፳፬ ይህን ምድር ስታገኘውም በውሃ የተዋጠ ነበር፤ ከዚያም ወንድ ልጆቿን እንዲሰፍሩበት አደረገች፤ እና እንደዚህ ከካምን እርግማኑን በምድር ላይ እንዲቀጥሉ የሚያደርጉ ዘሮች ተነሱ።

፳፭ የመጀመሪያው የግብፅ መንግስት የተመሰረተውም በካምን ሴት ልጅ ግብፅዎስ ልጅ ፈርዖን ነበር፤ እና ይህም እንደካምን መንግስት አይነት፤ ከአባት ወደ ወንድ ልጅ የሚተላለፍ፤ ነበር።

፳፮ ፈርዖንም ጻድቅ ሰው ስለነበረ፤ በህይወቱ ሁሉ በመጀመሪያ ትውልድ አባቶች እንዲሁም በመጀመሪያው ከአባት ወደ ወንድ ልጅ በሚተላለፍበት አገዛዝ፤ እንዲሁም በአዳምም አገዛዝ፤ በኩል፤ እና በምድርና በአስተዋይነት ሰበረከቶች በባረከውና ክህነትን በሚመለከት በረገመው በአባቱ ኖህ የተመሰረተውንም መንግስት ስርዓት አይነት ለመመስረትም በቅንነት በመሞከር፤ መንግስቱን የመሰረተውና ህዝቡን የፈረደው በአስተዋይነትና በፍትህ ነበር።

፳፯ አሁን፤ ምንም እንኳን ፈርዖኖች ከኖህና በካነምን በኩል ይህ ይገባናል ብለው ቢዋሹምና አባቱንም ወደ ጣኦት አምልኮ ቢወስዱትም፤ ፈርዖን ስህነት መብት ከሌለው ወገን ነበር።

፳፰ ነገር ግን ስመዛግብቱ በእጅ ላይ ስላረፉና ከእኔም ጋር አሁንም ስላሉ፤ ከዚህ በኋላ፤ ከፍጥረት መጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ

እስከ ራሴ ድረስ ያለውን የቅድመ ተከተልን ለመዘርዘር እሞክራለሁ።

፳፱ አሁን፤ የኤልከናኽ ቁስም በመመታት ከሞተ በኋላ፤ ፅኑ ራብም በምድሩ እንደሚመጣ ከላውዴዎን በሚመለከት ለእኔ የተነገሩኝ ነገሮችም በሙሉ እየተሟሉ መጡ።

፴ እንደዚህም ፅኑ ራብም በከላውዴዎ ሀገር በሙሉ ገባ፤ እና አባቴም በረሀብ ምክንያት በጣም ተሰቃየ፤ እና እኔ ላይ ክፉ ነገር እንዲመጣ፤ ህይወቴን ለመውሰድ፤ ላይረጋቸው ጥፋትም ንስሀ ገባ።

፴፩ ነገር ግን የአባቶችን፤ እንዲሁም የፔትርያርኮቹን፤ የክህነት መብትን የሚመለከቱ መዛግብትን ግን ጌታ አምላክ በእጆቼ ጠበቃቸው፤ ስለዚህ የፍጥረት መጀመሪያ እውቀቶች፤ እና ደግሞም ሆኦለማትና የከዋክብት እውቀቶችም ለአባቶች እንደተገለጹላቸው፤ እኔም እስከዚህ ቀን ድረስ ጠብቄአለሁ፤ እና አንዳንድ እዚህን ነገሮች በዚህ መዝገብ ላይ ከእኔ በኋላ ለሚመጡት ትውልዶች ጥቅም ለመጻፍ እሞክራለሁ።

ምዕራፍ ፪

አብርሐም ከዑር ወጥቶ ወደ ከነዓን ሄደ— ሀራን ውስጥም ያህዌህ ተገለጠለት—የወንጌል በረከቶችም ሁሉ ለዘሮቹና በዘሩም በኩል ለሁሉም ቃል ተገብተዋል—ወደ ከነዓንና ወደ ግብፅ ሄደ።

፩ አሁን በዑር ውስጥ ጌታ አምላክ ረሀቡ በጣም ፅኑ እንዲሆን አደረገ፤ በዚህም ምክንያት ወንድሜ ስሀራንም ሞተ፤ አባቴ ሳታራን ግን በከለዳ ሃገር ዑር ውስጥ መኖር ቀጠለ።

፪ እና እንዲህ ሆነ እኔ አብርሐም ስሀራን አገባሁ፤ እናም ወንድሜ ሳናኮር የሀራን ሴት ልጅ ሚልካን አገባ።

፳፫ ሀ ቅ. መ. መ. ግብፅ።
፳፮ ሀ ቅ. መ. መ. መባረክ፤ የተባረከ፤ በረከት።
፳፯ ሀ አ. አ. ፪።
፳፰ ቅ. መ. መ. ክህነት።
፳፱ ሀ መ. ሴ. ፮፡፭።

ቅ. መ. መ. የመታሰቢያ መፅሐፍ።
፴ ሀ አብር. ፩፡፯።
፴፩ ሀ አብር. ፫፡፩-፫፡፰።
፪ ፩ ሀ ዘፍጥ. ፲፩፡፳፰።
ለ ዘፍጥ. ፲፩፡፳፱-፳፯፤

፩ ዜና ፩፡፳፮።
፪ ሀ ዘፍጥ. ፲፩፡፳፱።
ቅ. መ. መ. ሳራ።
ለ ዘፍጥ. ፲፩፡፳፯፤
፳፪፡፳-፳፱።

፫ አሁን ጌታ እንዲህ ማለጃ፥ ከአገርህ ከዘመዶችህም ከአባትህም ቤት ተለይተህ እኔ ወደማሳይህ ምድር ውጣ።

፬ ስለዚህ ወደ ከነዓን ምድር ለመሄድ የከለዳውያን ማዕር ምድር ትቼ ሄድኩኝ፤ እና የወንድሜን ልጅ ሎጥንና ሚስቴን እናም ሚስቴን ሦራን ይገባ ሄድኩኝ፤ እና ላከባቴም ሃራን ብለን ወደጠራነው ምድርም ተከተለኝ።

፭ ረሀቡም ቀነሰ፤ እናም ብዙ መንጋዎች በሀራን ስለነበሩ አባቴም በዚያ ቆየ፤ እና አባቴ ማለቶችን ወደማምለክ ተመለሰ፤ ስለዚህ በሀራን ውስጥ መኖር ቀጠለ።

፮ ነገር ግን እኔ አብርሐምና የወንድሜ ልጅ ሎጥ ወደ ጌታ ጸለይን፤ እና ጌታም ለእኔ ላተገልጦ እንዲህ አለኝ፥ ተነሳ፤ እና ሎጥን ከአንተ ጋር ውሰድ፤ አንተን ከሄራን ለማውጣት እና ለዘርህ፤ ድምጹን ሲያደምጡ፤ ለዘለአለም እንዲወሰዱ ለምሰጠው እንግዳ ሳምድር ውስጥ ማሳይን የምትሸከም አገልጋይ አደርግህ ዘንድ እንድትሄድ አላማ አለኝ።

፯ እኔ ጌታ አምላክ ነኝና፤ በሰማይም እኖራለሁ፤ ምድርም የእግሬ ማረፊያ ነች፤ እጄን በባህር ላይ እዘረጋለሁ፤ እና በድምጹም ይታዘዛል፤ ንፋሱን እሰራለሁ እና እሳትን ሳሰረገላዬ አድርጌአለሁ፤ ለተራሮች—ከዚህ ሂደት—እላለሁ እና እነሆ፤ በታላቅ አውሎንፋስ ወዲያውም ይወሰዳሉ።

፰ ሰሜ ሆያህዌህ ነው፤ እና መጨረሻውን ከመጀመሪያው ላከውቀላለሁ፤ ስለዚህ እጄም በአንተ ላይ ይሆናል።

፱ ታላቅ ሕዝብም አደርግላለሁ፤ እና አብዝቼም ማረክህለሁ፤ እና ስምህንም ከህዝቦች መካከል ታላቅ አደርገዋለሁ፤ እና ከአንተ በኋላ ለሚመጡ ዘሮች በረከት ሆነህ፤ እጆቻቸው ይህን አገልግሎትና ላክህትን ለሁሉም ህዝቦች ይዘው ይሄዳሉ፤

፲ እና በስምህ በኩልም እባርካቸዋለሁ፤ ይህን ማንጌል የተቀበሉት ሁሉ በአንተ ስም ይጠራሉ፤ እና እንደ አንተ ላዘር ይቆጠራሉ፤ እና እንደ ላከባቸው ተነስተው ይባርኩላል፤

፲፩ የሚባርኩህንም ማረክላለሁ፤ የሚረግሙህንም እረግማለሁ፤ በአንተ (ይህም ማለት በክህነትህ በኩል) እናም ለበዘርህ (ይህም ማለት በክህነትህ)፤ እና ከአንተም በኋላ በዘርህ (ይህም ማለት የራስህ ዘር ወይም የሰውነትህ ፍሬዎች) በኩል ይህ ሳምብት ይቀጥላል፤ ሁሉም የምድር ቤተሰቦች በደህንነት በረከቶች፤ እንዲሁም የዘለአለም ህይወት በሆኑት የወንጌል በረከቶች ይባረካሉ ብዬ ቃል ኪዳን ሰጥቼሁለሁ።

፲፪ አሁን ጌታ ከእኔ ጋር መናገሩን ከጨረሰ በኋላና ፊቱንም ከእኔ ከወሰደም በኋላ፤ በልቤ እንዲህ አልኩ፥ አገልጋይህ በትኩረት ረፈልገህ ነበር፤ አሁን አገኘህህ፤

፲፫ ከኤልከናኽ አማልክቶችም እኔን ለማዳን መላእክትህን ላክ፤ እና ድምፅ

<p>፫ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፥፩፤ የሐዋ. ፯፥፩-፫። ፬ ሀ ነሀ. ፱፥፯። ለ ዘፍጥ. ፲፩፥፴፩-፴፪። ፭ ሀ ኢያ. ፳፬፥፪። ፮ ሀ ቅ. መ. መ. ሎጥ። ለ ዘፍጥ. ፲፯፥፩። ቅ. መ. መ. ኢየሱስ ክርስቶስ—የክርስቶስ ቅድመ ምድራዊ ህይወት። ሐ ዘፍጥ. ፲፫፥፲፬-፲፭፤ ፲፯፥፳፤ ዘፀአ. ፴፫፥፩። ቅ. መ. መ. የቃል ኪዳን ምድር። መ ዘፍጥ. ፲፪፥፪-፫፤</p>	<p>አብር. ፩፥፲፱። ፯ ሀ ፩ ኔሬ ፲፯፥፴፱፤ ት. እና ቃ. ፴፰፥፲፯። ለ ኢሳ. ፳፯፥፲፭-፲፮። ፳ ሀ ቅ. መ. መ. ያህዌህ። ለ ቅ. መ. መ. ሁሉን የሚያውቅ። ፱ ሀ ፩ ኔሬ ፲፯፥፵፤ ፪ ኔሬ ፳፱፥፲፬፤ ፫ ኔሬ ፳፥፳፯፤ ግር. ፭፥፳። ቅ. መ. መ. አብርሐም—የአብርሐም ዘር። ለ ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፯-፲፱፤ መ-ሴ ፮፥፯። ቅ. መ. መ. የመልክ</p>	<p>ጼዴቅ ክህነት። ፲ ሀ ገላ. ፫፥፯-፱። ለ ዘፍጥ. ፲፫፥፲፮፤ ገላ. ፫፥፳፱፤ ፪ ኔሬ ፴፥፪። ሐ ቅ. መ. መ. የአባቶች አለቃ፤ ፓትሪያርክ። ፲፩ ሀ ቅ. መ. መ. የአብርሐም ቃል ኪዳን። ለ ኢሳ. ፳፭፥፱። ሐ ቅ. መ. መ. በኩር፤ ክህነት። እስራኤል፤ ክህነት። ፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፳፫። ፲፫ ሀ አብር. ፩፥፲፭-፲፮።</p>
---	---	---

ህን ባደምጥ ለእኔ ጥቅም ይሆናል፤ ስለ ዚህ አሁን ባሪያህም ይነሳ እና በሰላም አሰናብተው።

፲፬ ስለዚህ እኔ አብርሐም ጌታ እንዳለኝ ተነስቼ ሄድኩ፤ ሎጥም ከእኔ ጋር፤ እና እኔ አብርሐምም ከካራን ስሄድ ሰልሳ ሁለት አመቱ ነበር።

፲፭ እና በከላው ዴዎ ሰዑር ውስጥ እያለሁ ያገባኋት ላሦራን እና የወንድሜ ልጅ ሎጥን፤ እና የሰበሰብናቸውን ነገሮች፤ እና በካራን ውስጥ ላያገኘናቸውን ነፍሳት ወሰድኩ፤ እና ወደ ሙከንዓንም ምድር ገባን፤ እና ስንጋዝም በድንኳን ውስጥ ኖርን፤

፲፮ ስለዚህ፤ ከካራን ተጉዘን በጀርሸን በኩል ወደ ከነዓን ምድር ስንመጣም፤ ዘለአለምዊውም ከላላችን ላለታችንና መድሀኒታችን ነበር።

፲፯ አሁን እኔ አብርሐም ሰመሰዊያ በጀርሸን ምድር ውስጥ ሰራሁ፤ እና ለጌታም መስዋዕትን አቀረብኩ፤ እና እንዳይሞቱም ከአባቴ ቤት ላረሀቡ ጋብ እንዲል ጸለይኩ።

፲፰ ከዚያም እስከ ሴኬም ድረስ ከጀርሸን ምድሪቱ ዘልቀን አልፈን ሄድን፤ ይህም በሞሬ ሜዳ ውስጥ የነበረ ነው፤ እና ሰከነዓናውያን ድንበርም ደርሰን ነበር፤ እናም በባእድ አምላኪዎች ምድር ውስጥ ስለገባን፤ በሞሬ ሜዳ አካባቢም ሰመሰዋዕትን አቀረብኩ፤ ጌታንም በመንፈሳዊ ነገር ተግቼ ጠራሁት።

፲፱ እናም ጌታ ጸሎቴን ለመመለስ ተገለጠልኝ፤ እና እንዲህም አለኝ፡ ይህችን ምድር ለዘርህ እሰጣለሁ።

፳ እና እኔ አብርሐም ለጌታ ከሰራሁት መስዊያ ተነሳሁ፤ ሰቤቴል ምሥራቅ ወዳለው ተራራም ሄድኩ፤ እና ቤቴልን በምዕራብ፤ ላጋይን በምስራቅ ሆኖ ድንኳኔን

በዚያ ተከልኩ፤ እና በዚያም ለጌታ ሌላ መስዊያን ሰራሁ፤ እና ደግሜም የጌታን ስም ሰጠራሁ።

፳፩ እና እኔ አብርሐም ወደ ደቡብ መጋዘን ቀጠልኩ፤ በዚያም ምድር ውስጥ ረሀብ ይበረታ ነበር፤ እና እኔ አብርሐም ረሀቡ ፅኑ ስለነበር፤ ወደ ግብፅ ለመሄድ፤ እና ወደዚያም ለመጋዘ ወሰንኩ።

፳፪ ግብፅ ለመግባት እየቀረብኩ ስመጣም፤ ጌታም እንዲህ አለኝ፡ እነሆ፤ ሚስትህ ላሦራ ለመመልከት መልክ መልካም ሴት ነች፤

፳፫ ስለዚህ እንዲህ ሆነ ግብጻውያን እርሷን በሚያዩበት ጊዜ ይህች ሚስቱ ናት ይላሉ፤ እና ይገድሉህል፤ እርሷን ግን በህይወት ይተውአታል፤ ስለዚህ እንዲህ አድርግ።

፳፬ ለግብጻውያኑ እህትህ እንደሆነች ትንገራቸው፤ ነፍሱም ትድናለች።

፳፭ እንዲህም ሆነ እኔ አብርሐም ጌታ የነገረኝን ሁሉ ለሚስቴ ሦራ ነገርኳት— ለአንቺም ደህንነት፤ እና በአንቺም ምክንያት ነፍሴ ትድን ዘንድ፤ በአንቺ ምክንያት መልካም ይሆንልኝ ዘንድ እንግዲህ እህቴ እንደሆንሽ እንድትነግሪያቸው እለምንሻለሁ።

ምዕራፍ ፫

አብርሐም ስለጸሀይ ጨረቃና ከዋክብት በኡሪምና ቱሚሙን መሰረት ተማረ— ስለመንፈሶች ዘለአለማዊነት ጌታ ገለጠለት—ከምድር በፊት ስለነበረው ህይወት፤ ስለቀድሞ መመረጥ፤ ስለፍጥረት፤ ስለአዳኝ ምርጫ፤ እና ስለሰው ዳግመኛ ሁኔታ ተማረ።

፲፬ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፥፬-፮።	፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. አለት።	ዘኅል. ፴፬፥፪።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ዑር።	፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. መስዊያ።	ቅ.መ.መ. የቃል
ለ ቅ.መ.መ. ሳራ።	ለ አብር. ፩፥፳፱።	ኪዳን ምድር።
ሐ ቅ.መ.መ. መቀየር።	፲፰ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፥፮።	፳ ሀ ቅ.መ.መ. ቤቴል።
የተቀየረ።	ለ ቅ.መ.መ. መስዋዕት።	ለ ዘፍጥ. ፲፫፥፱።
መ ቅ.መ.መ. ከነዓን፤	፲፱ ሀ ዘፍጥ. ፲፫፥፲፭-፲፮፤ ፲፯፥፳፤	ሐ ዘፍጥ. ፲፪፥፳።
ከነዓናውያን።	ዘፀአ. ፫፥፩-፲፤	፳፪ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፥፲፩-፲፫።

፩ እና እኔ አብርሐም በከለዳውያን ዑር ውስጥ ጌታ አምላክ የሰጠኝ ሕራምና ቱሚም ነበረኝ፤

፪ እና ማክብብቱ ታላቅ እንደነበሩ፤ እና አንድያውም በእግዚአብሔር ዙፋን አጠገብ ቀርቦ ይገኝ እንደነበር አየሁ፤ እና በአጠገቡም የነበሩ ብዙ ታላላቆችም ነበሩ፤

፫ እና ጌታም እንዲህ አለኝ፡ እነዚህ ገዢዎች ናቸው፤ እና አጠገቤ ስለሆነና፤ የታላቁ ስም ሆሎብ ነው፤ እኔ ጌታ አምላክ ነኝና፤ ይህ ከቆምክበት አንድ አይነት ስርዓት ለሆኑት ሁሉ እንዲመራም ሰጥቼቸዋለሁ።

፬ በሕራምና ቱሚም እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ፡ ያ ቆሎብ በሚዞርበት ጊዜያትና ወቅቶች መሰረት፤ እንደ ጌታ ስርዓት አማካይነት ነው፤ እናም አምላክ እንደሚያውቀው የአንድ ሆቅን መዞሪያ፤ አንተ በቆምክበት ስፍራ እንደተሰጠው ሰአት አንድ ሺህ ላይ መታየት ነው። ይህም በቆሎብ የሚቆጠረው ሰአት፤ አምላክ የሚቆጥርበት ሰአት ነው።

፭ ጌታም እንዲህ አለኝ፡ ታናሽ ብርሃን ያላት አለም፤ ቀኑን ከምታሰለጥነው በታች ብርሃን ያላት፤ እንዲሁም የማታው፡ አንተ አውቀህት ከምትቆምባት አለም በላይ ታላቅ ነች፤ ይህች የምትሄደው በዝግታ ስለሆነ ነውና፤ ይህም ስርዓቱ የሆነበት ምክንያት ከቆምክበት መሬት በላይ ስለሚገኝ ነው፤ ስለዚህ የሚቆጠርበት ሰአቱ ከቀናት፤ ወራትና አመታት ቁጥር አይነት የሚበዛ አይደለም።

፮ ጌታም እንዲህ አለኝ፡ አሁን፤ አብርሐም፤ እነዚህ ሁለት እውነቶች አሉ፤ እነሆ አይኖችህ ይህን አይተዋል፤ አንተም የጊዜ አቆጣጠርን፤ እና ሰአትን እንድትወስን፤ አዎን፤ በቆምክበት ምድር ላይ ሰአትን ለመወሰን፤ እና ቀኑን እንድታሰለጥን ለተሰጣት ብርሀን ሰአትን ለመወሰን፤ እናም

ማታውንም እንድትመራ ለተሰጣት ታናሽ ብርሀን ሰአትን ለመወሰን ስለተሰጣት እንድታውቅ ተሰጥቶሁል።

፯ አሁን ለታናሽ ብርሀን የተወሰነው ሰአት አንተ ከቆምክበት ምድር ከሚቆጠረው ጊዜ በላይ በጣም ረጅም ነው።

፰ እና እነዚህ ሁለት እውነቶች በሚገኙበት፤ ሌላ የሚበልጣቸው እውነትም ይገኛል፤ ይህም የጊዜ አቆጣጠሩ ከዚህ የሚበልጥ ሌላ አለምም አለ።

፱ እንደዚህም በጌታ ጊዜ አቆጣጠር ከሆነው ወደ ቆሎብ እስክትመጣ ድረስ፤ ከአንዱ አለም ውስጥ በአቆጣጠር ከሌላው የሚበልጥ አለ፤ ቆሎብም በእግዚአብሔር ዙፋን አጠገብ፤ አንተ በቆምክበት ስፍራ አይነት ስርዓት ካላቸው ሌሎች አለማትን እንድትመራ የተወሰነች ነች።

፲ እና ወደ እግዚአብሔር ዙፋን እስክትቀርብ ድረስ፤ ብርሀን እንዲሰጡ ለታዘዙት ከማክብት ላይ እንዴት ጊዜ እንደሚቆጠሩ እንድታውቅ ተሰጥቶሁል።

፲፩ እንደዚህም እኔ አብርሐም ከጌታ ጋር ፊት ለፊት፤ አንድ ሰው ከሌላ ጋር እንደሚነጋገር ማነጋገር ነው፤ እና በእጁም ስለሰራቸው ስራዎችም ነገረኝ፤

፲፪ እና እንዲህም አለኝ፡ ልጄ ሆይ ልጄ ሆይ (እና እጁ ተዘርግቶ ነበር)፤ እነሆ እነዚህን ሁሉ ነገሮች አሳይህለሁ። እና እጁን በአይኖቼ ላይ አደረገ፤ እና በእጁ የሰራቸውን እነዚያን ነገሮች አየሁ፤ እነርሱም ብዙ ነበሩ፤ እና በአይኔ ፊት ተባዙ፤ እና መጨረሻቸውንም ማየት አልቻልኩም።

፲፫ እና እንዲህም አለኝ፡ ይህ ሽኪህህ፤ ይህም ጸሀይ ነው። እና እንዲህም አለኝ፡ ቆቆብ፤ ይህም ኮኮብ ነው። እና እንዲህም አለኝ፡ አሌያ፤ ይህም ጨረቃ ነው። እና እንዲህም አለኝ፡ ቆቃውቢም፤ ይህም ከዋ

፫ ፩ ሀ ዘፀአ. ፳፰፥፴፫፤ ሞዛያ ፳፥፲፫፤ ፳፰፥፲፫-፲፮፤ ጆ.ሰ.—ታ. ፩፥፴፭። ቅ.መ.መ. ኡሪም እና ቱሚም። ፪ ሀ አብር. ፩፥፴፩።

፫ ሀ አብር. ቅርፅ ፪፥ ስዕል ፩-፭ ተመልከቱ። ቅ.መ.መ. ቆሎብ። ፬ ሀ አብር. ፭፥፲፫። ለ መዝ. ፯፥፱፤ ፪ ጴጥ. ፫፥፰።

፮ ሀ አብር. ፫፥፲፮-፲፱። ፱ ሀ ት. እና ታ. ፹፰፥፴፯-፴፬። ፲፩ ሀ ዘፍጥ. ፲፯፥፩፤ ዘጉል. ፲፪፥፭-፰።

ክብት ማለት፣ ወይም በሰማይ ጠፈር ላይ የሚገኙት የነበሩ ሁሉም ታላቅ ብርሃናት ናቸው።

፲፬ እና እነዚህን ቃላት ጌታ ሲነግረኝ ምሽት ነበር። አንተን እና ከአንተ በኋላ የሚመጡትን ዘሮችህን ማዘዛለሁ፤ እና አሸዋዎችን ለመቁጠር ከቻልክ፣ የአንተ ሕር ቁጥርም እንዲሁ ይሆናል።

፲፭ አምላክም እንዲህ አለኝ፣ አብርሐም፣ እነዚህን ቃላትን ትገልጽ፣ ወደግብፅ ከመግባትህ በፊት እነዚህን ነገሮች አሳየሁ።

፲፮ ሁለት ነገሮች ቢኖሩ፣ እና አንዱም ከሌላው በላይ ቢሆን፣ ከእነርሱም በላይ የሚበልጡትን ነገሮች ይኖራሉ፤ ስለዚህ ማቆላቆል ከየሆነው ቆቃውቢም በላይ ሁሉ ታላቅ ነው፣ ምክንያቱም ይህም ከሁሉም በላይ የቀረበ ስለሆነ ነው።

፲፯ አሁን፣ ሁለት ነገሮች ቢኖሩ፣ አንዱም ከሌላው በላይ ቢሆን፣ እና ጨረቃም ከምድር በላይ ብትሆን፣ ከዚያም ከዚህም በላይ የሆነ ሌላ አለም ወይም ኮከብ ይኖራል፤ እና ጌታ አምላክህ ለሚያደርጋቸው ነገሮች ካልሆነ በስተቀር በልቡ ለማድረግ የሚያስብ ምንም ነገር የለም።

፲፰ ታላቅ ኮከብ እንዴት ሰራ፤ ደግሞም፣ ሁለት መንፈሶች ከኖሩ፣ እናም አንዱ ከሌላው በላይ ባለው ብቻ ከሆነ፣ ምንም እንኳን አንደኛው ከሌላው ባለው ብቻ ቢሆንም እነዚህ መንፈሶች መጀመሪያ የላቸውም፤ ከዚህ በፊትም ኖረዋል፣ መጨረሻም አይኖራቸውም፣ ከዚህ በኋላም ይኖራሉ፣ እነርሱ ማኖሉም፣ ወይም ዘለአለ ማዋ ናቸውና።

፲፱ ጌታም እንዲህ አለኝ፣ እነዚህ ሁለት እውነቶች አሉ፣ ሁለት መንፈሶች አሉ፣ እናም አንዱ ከሌላው በላይ እውቀተኛ ነው፤ ከእነርሱ በላይ እውቀት ያለው ሌላም ይኖራል፤ እኔ ጌታ አምላክህ ነኝ፣ እኔም ማኖሉም በላይ እውቀተኛ ነኝ።

፳ ጌታ አምላክህ መላእክቱን ሰዶ ከኤል ከናኽ ቄስ እጆች ማድኖህል።

፳፩ ከእነርሱ ሁሉ መካከል እኖራለሁ፤ ስለዚህ አሁን ወደ አንተ ዘንድ፣ ከሁሉም ውስጥ ጥበቤ ታላቅ በሆነው፣ በእጄ ስለተሰሩት ስራዎች ልገልፅልህ ወርጄአለሁ፣ አይኖችህ ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ካዩዎቸው ባለእውቀቶች ሁሉ ላይ ለጥበብና በጥንቃቄ በበላይ ሰማይንና በበታች ምድርን እመራለሁና፤ ካየሆነውም ባለእውቀቶች መካከል በመጀመሪያም ወርጄአለሁ።

፳፪ አሁን ለእኔ አብርሐም ጌታ አለም ከመመስረቱ በፊት የነበሩትን ላባለእውቀቶችን አሳየኝ፤ ከእነዚህ መካከልም ብዙ ታላቅ እና ለመኳንንትም ነበሩ።


፳፫ እና እግዚአብሔር እነዚህ ነፍሶች መልካም እንደሆኑ አየ፣ እና በመካከላቸውም ቆመ፣ እንዲህም አለ፣ እነዚህን መሪዎቹ አደርጋለሁ፤ መንፈስ ከሆኑት መካከል ቆሞ ነበርና፣ እና መልካምም እንደነበሩ አየ፤ እንዲህም አለኝ፣ አብርሐም፣ አንተ ከእነርሱ አንዱ ነህ፤ ከመወለድህ በፊትም ተመርጠህ ነበር።

፳፬ እና ከእነርሱም መካከል እግዚአብሔርን የሚመስል ማድኖም ቆሞ ነበር፣ እና ከእርሱ ጋር ለነበሩትም እንዲህ አላቸው፣ እንወርዳለን፣ በዚያም ስፍራ አለና፣ እና እነዚህን ነገሮች እንወስዳለን፣ እና እነዚህ

<p>፲፬ ሀ አብር. ፪፡፱። ለ ዘፍጥ. ፳፪፡፲፯፤ ሆሴ. ፩፡፲። ሐ ዘፍጥ. ፲፫፡፲፮፤ ት. እና ቃ. ፻፴፪፡፴። ፲፮ ሀ አብር. ፫፡፫። ፲፯ ሀ ኢዮብ ፱፡፲፪። ፲፰ ሀ ግኖሉም ዘለአለም የሚል ትርጉም ያለው የዕብራውያን ቃል በዕብራውያን አባባል</p>	<p>የተጻፈበት ነው። ፲፱ ሀ ኢሳ. ፶፭፡፰-፱። ቅ. መ. መ. ሁሉን የሚያውቅ። ፳ ሀ አብር. ፩፡፲፭። ፳፩ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፡፵፭-፵፯፤ ሙሴ. ፩፡፳፯-፳፱። ለ ቅ. መ. መ. ጥበብ። ፳፪ ሀ ቅ. መ. መ. ቅድም ምድራዊ ህይወት፤ የሰማይ ሸንጎ።</p>	<p>ለ ቅ. መ. መ. እውቀተኛነት፤ እውቀተኛዎች። ሐ ት. እና ቃ. ፻፴፰፡፶፭። ፳፫ ሀ ኢሳ. ፵፱፡፩-፭፤ ኤር. ፩፡፭። ቅ. መ. መ. መምረጥ፤ መረጠ፣ የተመረጠ (ግስ)፤ ቀድሞ መመረጥ። ፳፬ ሀ ቅ. መ. መ. በኩር።</p>
--	---	---

ከመፅሐፈ አብርሐም ቅርፅ

ቁጥር ፪



መግለጫ

ስዕል ፩ ይህ የመጀመሪያውን ፍጥረትና ከሰለስቲያል ወይም ከእግዚአብሔር መኖሪያ አጠገብ ያለው ቆሎብ ነው። የመጀመሪያው በመንግስት ውስጥ፣ የመጨረሻውም ከሰአት መለኪያ ጋር ግንኙነት ያለው ነው። በሰለስቲያል ሰአትም አንድ ቀንን ከክንድ ጋር ያመዛገናቸው፣ በሰለስቲያል ጊዜ መሰረት መለኪያ። አንድ ቀን በቆሎብ በዚህ አለም አቆጣጠር መሰረት፣ በግብጻውያን ጃሆህኽ እንደሚባለው፣ አንድ ሺህ አመታት ጋር እኩል ነው።

ስዕል ፪ ለጌታ በሰራው በመስዊያ ላይ መስዋዕት ሲያደርግ ለአብርሐም ከእግዚአብሔር የተገለጠለት፣ በግብጻውያን ኦሊብሊኸ ተብሎ የሚጠራው፣ በሰለስቲያል ወይም እግዚአብሔር በሚኖርበት ስፍራ አጠገብ የሚገኘው የሚቀጥለው ታላቅ ፍጥረት፣ ከሌሎች አለማት ጋር በመገናኘት፣ ደግሞም የሀይል ቁልፍን የያዘ።

ስዕል ፫ የዘለአለማዊ ብርሃን ዘውድ በራሱ ላይም ተደርጎ፣ እግዚአብሔር በሀይልና በስልጣን ተሸፍኖ በዙፋን ላይ ተቀምጦ ለማሳየት ነው፣ በዔድን ገነት ውስጥ ለአዳም፣ ደግሞም ለሱት፣ ለኖህ፣ ለመልክጼዴቅ፣ ለአብርሐም ክህነት ተገልጦላቸው ለነበሩት ሁሉ የተገለጠውን የቅዱሱ ክህነት ታላቁ ቁልፍ ቃላትን የሚወክል ነው።

ስዕል ፬ ጠፈርን፣ ወይም የሰማያት ጠፈርን በማስመልከት ራኩኪያንግ ለእብራውያን ቃል መልስ የሚሰጥ፣ ደግሞም በግብጻዊ አንድ ሺ የሚል ቁጥር ስዕል፣ በቆሎብ መዞሪያና ከሰአት መለኪያ ጋር አንድ የሆነው፣ ኦሊብሊኸ ለሚባለው ሰአት መለኪያ መልስ የሚሰጥ ነው።

ስዕል ፭ በግብጻዊ ቋንቋ እኒኸ-ሳ-ኦን-ዶኸ ተብሎ ይጠራል፣ ይህ ደግሞም ከመሪ አለማት አንዱ ነው፣ በግብጻውያን ጸሀይ፣ እና ከቆሎብ ታላቅ ቁልፍ በሆነው ወይም በሌላ ቃላትም አሰራ አምስት ሌሎች የማይነቃነቁ አለማትን ወይም ከዋክብትን፣ ደግሞም እንደ ፍሎኢስ ወይም ጨረቃ፣ ምድርና ጸሃይን በአመታዊ መዘዋወራቸው የሚመራ ገዢ ሀይል በኬ-ር-ቫንራኸ በኩል ብርሃኑን የሚዋስ ነው። ይህ አለም ሃይሉን የሚያገኘው በክሊ-ፎሎስ-ኢስ-እስ፣ ወይም በሁ-ኩ-ብ-ቢም በኩል ነው፣ በቁጥር ሆኖ ሁለትና ሆኖ ሶስት የሚወክሉት ከዋክብት ብርሃንን የሚቀበሉት በቆሎብ መዘዋወሪያዎች ነው።

ስዕል ፮ ይህም ምድርን በአራት የምድር መዓዘናት ይወክላል።

ስዕል ፯ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ፣ በሰማይ የክህነት ታላቅ ቁልፍ-ቃላት በኩል መገለጥን ይወክላል፤ ደግሞም፣ በርግብ አምሳል ለአብርሐም የተሰጠው የመንፈስ ቅዱስ ምልክት።

ስዕል ፰ ለአለም ሊገለጽ የማይቻል ጽህፈት ያለበት፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ቅዱስ ቤተመቅደስ የሚገኝ ነው።

ስዕል ፱ በዚህ ጊዜ መገለጥ የለበትም።

ስዕል ፲ ይህኛውም።

ስዕል ፲፩ ይህኛውም። አለም እነዚህ ቁጥሮችን ለማግኘት ከቻሉ፣ እንዲህም ይሁን። አሜን።

ስለሌሎች ፲፪፣ ፲፫፣ ፲፬፣ ፲፭፣ ፲፮፣ ፲፯፣ ፲፰፣ ፲፱፣ ፳፣ ፳፩ እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ይሰጣሉ።

ከዚህ በላይ ያሉትን ትርጉሞች በዚህ ጊዜ ለመስጠት ባለን መብት ነው የሰጠነው።

ሊኖሩበት የሚችሉበትን ሳምድርን ሓንገን ሰራለን፤

፳፭ እና ጌታ አምላክ የሚያዛቸውን ማናቸውንም ነገሮች ሁሉ ማንደሚያደርጉለማየት፤ በዚህ ሳንፈትናቸዋለን፤

፳፮ እና ሳምድር ሁኔታቸውን የጠበቁትም ይጨመርላቸዋል፤ እና ይህን የመጀመሪያውን ሁኔታቸውን ያልጠበቁትም ከዚህ አይነት መንግስት ውስጥ የመጀመሪያው ሁኔታቸውን ከጠበቁት ጋር ክብር አይኖራቸውም፤ እና ሳምድር ሁኔታቸውን የጠበቁትም በራሳቸው ላይ ሓክብር ከዘለ አለም እስከ ዘለአለም ይጨመርላቸዋል።

፳፯ እና ሳምድር እንዲህ አለ፡ ማንን እልካለሁ? እና አንዱም እንደ ሳው ልጅ መለሰ፡ እዚህ አለሁ፡ እኔን ላከኝ። እና ሌላም መለሰ እና እንዲህም አለ፡ በዚህ አለሁ፡ እኔን ላከኝ። እና ጌታ እንዲህ አለ፡ የመጀመሪያውን እልካለሁ።

፳፰ እና ሳምድር ሁኔታውን ተቆጣጣሪ፤ እና የመጀመሪያ ሁኔታውን አልጠበቀም፤ እናም በዚያም ቀን፤ ሳብዙዎች ተከተሉት።

ምዕራፍ ፱

አማልክት ምድርንና በዚያም ህይወቶችን በሙሉ ለመፍጠር አቀዱ—በሰድስት ቀን የመፍጠሪያ እቅዳቸው ተዘርዝረዋል።

፩ እና ጌታም እንዲህ አለ፡ ወደዚያ እንወረድ፡ ሳምድር ሁኔታውንም ጊዜ ወረዱ፤ እና እነርሱ፤ ይህም ማለት አማልክቱ፤ ወረዱና ሰማያትንና ምድርን ሳምድር ስራም ሰሩም።

፪ ከምድር ሌላ ምንም ነገሮች ስላልሰሩ፤ ምድርን ከሰራት በኋላ ባዶ እና ባዶ ማለት ነበረች፤ ጭለማም በጥልቁ ፊት ላይ ነግሶ ነበር፤ እናም የአማልክቱ መንፈስም በውሃዎቹ ፊት ላይ በቅርብ ሆኑ ለመጠለፍ።

፫ እነርሱም (አማልክቱ) ብርሀን ይሁን አሉ፤ እና ብርሃንም ሆነ።

፬ እና እነርሱ (አማልክቱ) ብርሀኑን ገባቸው፤ ደማቅ ነበርና፤ እና እነርሱም ብርሀኑን ከጭለማ ከፋፈሉት፤ ወይም እንዲከፋፈል አደረጉት።

፭ አማልክቱም ብርሀኑን ቀን ብለው ጠሩት፤ እና ጭለማውን ሌሊት ብለው ጠሩት። እንዲህም ሆነ ከምሽት እስከ ጠዋት ድረስ ሌሊት ብለው ጠሩት፤ ከጠዋት እስከ ምሽት ድረስም ቀን ብለው ጠሩት፤ እና ቀንና ሌሊት ብለው ከጠሩት ይህ የመጀመሪያው ቀን ነበር።

፮ አማልክቱም ደግመው እንዲህ አሉ፡ በውሃዎቹ መሀከል ማፈር ይኑሩ፤ እና ይህም ውሃዎችን ከውሃዎች ይክፈል።

፯ እና አማልክቱ ጠፈሩን አዘዙ፤ በዚህም ይህም ከጠፈሩ በታች የነበሩትን ከጠፈሩ በላይ ከነበሩት ከፋፈላቸው፤ እና እንደዚህም፤ እንዲሁም እንዳዘዙት ሆነ።

፰ እና አማልክቱ ጠፈሩን ሰማይ ብለው ጠሩት። እንዲህም ሆነ ከምሽት እስከ ጠዋት ድረስ ሌሊት ብለው ጠሩት፤ ከጠዋት እስከ ምሽት ድረስም ቀን ብለው ጠሩት፤ እና ይህም ሳምድር ሁኔታውን ጊዜ ሌሊትና ቀን ብለው ይጠሩት ነበር።

፱ እና አማልክት እንዲህ በማለት አዘዙ፡ ከሰማይ በታች ያሉት ሳምድር ሳብዙዎች ሳብዙዎች

፳፬ ለ ቅ.መ.መ. ምድር—
ለሰው የተፈጠረች ነች።
ሐ ቅ.መ.መ. መፍጠር፡
ፍጥረት።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፡
ታዛዥ፡ መታዘዝ።
ለ ት. እና ቃ. ፶፰፡ ፲፪-፲፬፤
፶፰፡ ፶፭።
ቅ.መ.መ. ገጻ ምርጫ፤
የቤዛነት ሰቅድ።
፳፮ ሀ ይሁዳ ፩፡፮።

ለ ቅ.መ.መ. ስጋዊ፡ የሚሞት።
ሐ ቲቶ ፩፡፪።
ቅ.መ.መ. ክብር።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፡
አምላክ—
እግዚአብሔር አብ።
ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ፤
የሰው ልጅ።
ሐ መ.ሴ.፱፡፩-፪።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
ለ ቅ.መ.መ. የጥፋት ልጆች።

፱ ፩ ሀ ዘፍጥ. ፩፡፩፤
መ.ሴ.፪፡፩።
ለ ቅ.መ.መ. መፍጠር፡
ፍጥረት።
፪ ሀ ዘፍጥ. ፩፡፪፤ መ.ሴ.፪፡፪።
፮ ሀ ዘፍጥ. ፩፡፫-፮፤
መ.ሴ.፪፡፱።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ሰማይ።
፳፱ ሀ ዘፍጥ. ፩፡፳።
፴ ሀ ዓጣ. ፱፡፮፤ መ.ሴ.፪፡፯።
ለ ዘፍጥ. ፩፡፱።

ስፍራ ይከማቹ፤ እና ምድሩም ወጥቶ ይድረቅ፤ እና እንዳዘዙትም እንዲህ ሆነ።

፲ እና አማልክቱ ደረቁን ምድር መሬት ብለው አስታወቁ፤ እና በአንድነት የተሰበሰበውን ውሃ፣ ሁላቅ ውሀዎች ብለው አስታወቁት፤ እናም አማልክቱ ትእዛዛቸው እንደተከበሩ አዩ።

፲፩ አማልክቱም እንዲህ አሉ፡ ምድርን ሳር እንድታሳድግ፤ ተክሎችም ዘር እንዲሰጡ፣ ፍሬ የሚያፈሩ ዛፎችም የራሳቸው አይነት ፍሬዎች እንዲያፈሩ፣ ዘራቸውም በምድር ላይ የእነርሱን አይነት እንዲሰጥ እናዘጋጃቸው፤ እና እንዳዘዙትም እንዲህ ሆነ።

፲፪ እና አማልክት ሳሮች ዘራቸው እንዲያመጡ፣ ተክል ከራሱ ዘር ተክልን እንዲያሳድግ፣ በራሱም አይነት ዘር እንዲሰጥ፣ ምድርን አደራጁ፤ እና ምድርም ዛፍ ከዘሯ እንድታሳድግ፣ ዘር እንድታፈራ፣ በዘርም የራሷን አይነት እንድታሳድግ፤ እና አማልክት ትእዛዛቸው እንደተከናወኑ አዩ።

፲፫ እና እንዲህ ሆነ ቀናትንም ቆጠሯቸው፤ ከምሽት እስከ ጠዋት ድረስ ሌሊት ብለው ጠሩት፤ እና እንዲህም ሆነ፣ ከጠዋት እስከ ምሽት ድረስም ቀን ብለው ጠሩት፤ ይህም ሶስተኛው ጊዜ ነበር።

፲፬ እና አማልክት ሰብረሃናትን በሰማይ ጠፈር አደራጁ፣ እና ቀን ከሌሊት እንዲከፋፈሉ አደረጉቸው፤ እና ለምልክቶችና ለዘመናት፣ እና ለቀናትና ለአመታት እንዲሆኑም አደራጁአቸው።

፲፭ እና በሰማይ ጠፈር ለምድር ብርሀን እንዲሰጡ ብርሃናት እንዲሆኑ አደራጁአቸው፤ እና እንዲህም ሆነ።

፲፮ አማልክትም ሁለት ሁላቅ ብርሃናትን አደራጁ፣ ታላቁን ብርሃን በቀን እንዲሰለጥን፣ እና ታናሹን ብርሀን በሌሊት እንዲ

ሰለጥን፤ ከታናሹ ብርሀንም ጋር ከዋክብትን አስቀመጡ፤

፲፯ አማልክትም ለምድር ብርሀንን እንዲሰጡ፣ እና ቀንንና ለሊትን እንዲያሰለጥኑ፣ እናም ብርሀኑን ከጭለማ እንዲከፋፍሉ፣ እነዚህን በሰማይ ጠፈሮች ላይ አስቀመጧቸው።

፲፰ እና ያዘዙት እስከሚከናወኑም ድረስ እነዚህን ነገሮች አማልክቱ ተመለከቱ።

፲፱ እና እንዲህ ሆነ ከምሽት እስከ ጠዋት ድረስ ሌሊት ነበር፤ እንዲህም ሆነ ከጠዋት እስከ ምሽት ድረስ ቀን ነበር፤ እናም ይህም የአራተኛው ጊዜ ነበር።

፳ አማልክቱም አሉ፡ ውሀዎች ህይወት ባላቸው ፍጡራን እንዲሞሉ ውሀዎችን እናዘጋጅ፣ እና ወፎች ከምድር በላይ በሰማይ ጠፈር እንዲበሩም እናዘጋጅ።

፳፩ እና አማልክት ታላቅ ሁላንባሪዎችን፣ እና የሚርመሰመሱ ህይወት ያላቸው ፍጡራንን፣ ውሀዎች እንደየወገናቸው በብዛት ውሀዎች እንዲያመጡ አዘጋጁ፤ እና ክንፍ ያላቸውን ወፎች እንደየወገናቸው። እና አማልክቱ ትእዛዛቸው እንደሚከናወኑ፣ እናም እቅዳቸው መልካም እንደሆኑም አዩ።

፳፪ እና አማልክቱ አሉ፡ እንባርካቸዋለን፣ እና እንዲበዙና እንዲባዙ እናደርጋቸዋለን፣ እና የባህር ወይም ሳይሆን ውሃዎችን ውሀ እንሞላቸዋለን፤ እና ወፎችንም በምድር እንዲባዙ እናደርጋቸዋለን።

፳፫ እና እንዲህ ሆነ ከምሽት እስከ ጠዋት ድረስ ሌሊት ብለው ጠሩት፤ እና እንዲህ ሆነ ከጠዋት እስከ ምሽት ድረስም ቀን ብለው ጠሩት፤ እና ይህም የአምስተኛው ጊዜ ነበር።

፳፬ እና ሁሉም አማልክቱ ምድር ህያው ፍጡራንን እንደወገናቸው፣ ከብቶችንና ተንቀሳቃሾች ነገሮችን፣ እና የምድርን የዱር እን

፲ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፲፫፤ አብር. ፬፥፳፪።
፲፩ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፲፩-፲፪፤ ሙሴ ፪፥፲፩-፲፪።

፲፬ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፯-፲፩።
፲፮ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፲፮።
፳፩ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፳፩፤ ሙሴ ፪፥፳፩።

፳፪ ሀ አብር. ፬፥፲፫።
፳፬ ሀ ቅ. መ. መ. እግዚአብሔር፣ አምላክ።

ሰማት እንደወገናቸው እንዲመጡ አዘጋጁ አቸው፤ እንዳሉትም፤ እንዲህ ሆነ።

፳፭ አማልክት ምድር የዱር እንሣት እንደየወገናቸው፤ እና ከብቶችን እንደወገናቸው፤ እና በምድር ላይ የሚሳቡ ፍጡራንን እንደየወገናቸው አደራጁ፤ እና አማልክት እንደሚታዘዙም አዩ።

፳፮ እና አማልክት ሳተላይትና እንዲህ አሉ፡ እንሂድና ሳውን በመልካችን፤ ሳኦትና ሳኦትን፤ እንሰራ፤ እና በባህር ዓሳች፤ በሰማይ ወፎች፤ በከብቶች፤ እናም በምድር ሁሉ ላይ፤ እናም በምድር በሚንቀሳቀሱት ፍጡራን ሁሉ ላይ ስልጣን እንሰጣቸው።

፳፯ ስለዚህ ሳማልክት ሰውን በእራሳቸው መልክ፤ በአማልክቱ መልክም እነርሱን፤ ወንድና ሴትን አድርገው አደራጁቸው።

፳፰ እና አማልክትም እንዲህ አሉ፡ እንባርካቸዋለን። እና አማልክትም እንዲህ አሉ፡ እንዲበዙና እንዲባዙ፤ እና ምድርንም እንዲሞላት፤ እና እንዲገዟት፤ እና የባህር ዓሳችን፤ እና የሰማይን ወፎች፤ እና በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ህያዋን ፍጡራንን ሁሉ እንዲገዟቸው እናደርጋለን።

፳፱ እና አማልክትም እንዲህ አሉ፡ እነሆ፤ በምድር ላይ የሚመጡትን ዘር የሚሰጡ ተክሎችን ሁሉ፤ እና ፍሬያቸው ያለባቸውን እያንዳንዱን ዛፎች ሁሉ እንሰጣቸዋለን፤ አዎን፤ ዘሮች የሚሰጡ የዛፍ ፍሬዎች እንሰጣቸዋለን፤ ይህም ለእነርሱ ምግባቸው ይሆናሉ።

፴ እና ለምድር አራዊት ሁሉ፤ እና ለሰማይ ወፎች ሁሉ፤ እና በምድር ላይ ለሚንቀሳቀሱ ህያዋን ፍጡራን ሁሉ፤ እነሆ፤ ህይወትን እንሰጣቸዋለን፤ እና እያንዳንዱን ለምለም ተክል ምግብ እንዲሆናቸው እንሰጣቸዋለን፤ እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንደዚህ ይደራጃሉ።

፴፩ እና አማልክትም እንዲህ አሉ፡ ያልናቸውን ነገሮች ሁሉ እናደርጋለን፤ እና እናደራጃቸዋለን፤ እና እነሆ፤ በጣም ታዛዦች ይሆናሉ። እና እንዲህ ሆነ ከምሽት እስከ ጠዋት ድረስ ብለው ጠሩት፤ እና እንዲህ ሆነ ከጠዋት እስከ ምሽት ድረስም ቀን ብለው ጠሩት፤ እና ላለስድስተኛ ጊዜ ቆጠሩት።

ምዕራፍ ፭

አማልክቱ ሁሉንም ነገሮች ለመፍጠር እቅዳቸውን ጨረሱ—እንደ እቅዳቸውም ፍጥረታቸውን አከናወኑ—አዳም ሁሉንም ህያዋን ፍጡራንን ስም ሰጠ።

፩ እና እንደዚህ ሰማያትንና ምድርን እናም በውስጣቸው ያሉትን ሁሉ እንደዚህ እንጨርሳለን።

፪ አማልክትም እርስ በራሳቸው እንዲህ ተባባሉ፡ ሰበሰባተኛው ጊዜ የተማከርንባቸውን ስራችንን እንጨርሳለን፤ እና ከተማከርናቸው ስራዎችም በሰባተኛው ጊዜ እናርፋለን።

፫ እና አማልክት በሰባተኛው ጊዜ ከስራዎቻቸው በሙሉ እነርሱ (አማልክት) ለመስራት ከተመካከሩት ስለሚያርፉ በሰባተኛው ጊዜም ፈጸሙ፤ እና ይህን ላቀደሱት። እንደዚህም ነበር ሰማያትንና ምድርን ለመፍጠር በመካከላቸው የተመካከሩበትን በዚያ ጊዜ የወሰኑበት።

፬ እና አማልክት ወርደው ምድርንና ሰማያትን በፈጠሩበት ጊዜ፤ እነዚህን የሰማያትና የምድር ትውልዶችን ፈጠሩ፤

፭ ከምድር ውስጥ ከመሆኑ በፊት ስለእያንዳንዱ የሜዳ አትክልት፤ እና ስለእያንዳንዱ የለምለም ተክል ከማደጉ ሰፊት በሚመለከት ባሉት ሁሉ መሰረት፤ እነዚህን ለማድረግ ሲማከሩበትም አማልክት

፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ምክር (ስም)። ለ መጠኑ ፳፯-፲፩። ሐ ቅ.መ.መ. ሰው፡ ሰዎች። ፳፯ ሀ ዘፍጥ. ፩፡፳፮-፳፯፤	አብር. ፭፡፯። ፳፱ ሀ ዘፍጥ. ፩፡፳፱-፴፩። ፴፩ ሀ ዘፀአ. ፴፩፡፲፯። ፭ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. የሰንበት ቀን።	፫ ሀ ዘፀአ. ፳፡፳-፲፩፤ ሞዛያ ፲፫፡፲፮-፲፱። ለ ት. እና ቃ. ፸፯፡፲፪። ፭ ሀ ቅ.መ.መ. የምንፈስ ፍጥረት።
--	---	--

ከመፅሐፈ አብርሐም ቅርፅ

ቁጥር ፫



መግለጫ

ሰዕል ፩ በንጉሱ ትሁትነት፣ አብርሐም የሰማይ ታላቅ አመራር አርማ የሆነውን ክህነት የሚወክለውን ዘውድ በራሱ ላይ ተደርጎለት፣ የፍርድና የፍትሕ በትረ መንግስት በእጁ ይዞ፣ በፈርዖን ዙፋን ላይ ተቀምጦ።

ሰዕል ፪ ስሙ በፊደል ከራሱ በላይ የተጻፈለት ንጉስ ፈርዖን።

ሰዕል ፫ በሰዕል ፲ ላይ እንደተሰጠው አብርሐም በግብፅ ውስጥ የሚያስመለክት።

ሰዕል ፬ ከእጅ በላይ እንደተጻፈው፣ የግብፅ ንጉስ ፈርዖን ልዑል።

ሰዕል ፭ ከእጁ በላይ በፊደል በተጻፈው እንደሚወከለው፣ የንጉሱ ዋና አስተናጋጅ ሹለም።

ሰዕል ፮ የልዑሉ ንብረት ባሪያ አሊምላክ።

አብርሐም በንጉሱ አደባባይ ውስጥ ስለ ስነ ፈለክ ጥናት መሰረታዊ መርሆች ሲሟገት።

በምድር ላይ እንዲዘንብ አላደረጉም፤ እና ሰውም መሬትን እንዲያርስ አልሰሩትምና።

፮ ነገር ግን ከምድር ጭጋግ ወደላይ ወጣ፤ እና ውሀ የምድርን ገጽ አረሰረሰ።

፯ እና አማልክት ሰውን ማክፈር ላከበ ጁት፤ እና ሐመንፈሱን (ይህም ማለት የሰውን መንፈስ) ወሰዱና እርሱ ውስጥ ጨመሩት፤ በአፍንጫውም የህይወትን እስትንፋስ እፍ አሉበት፤ እና ሰውም ህያው ምንፍስ ሆነ።

፰ አማልክትም በምስራቅ ሰዓይን ገነትን አዘጋጁ፤ እና በሰሩት ሰውነት ውስጥ መንፈሱን የጨመሩበትን ሰው በዚያም አስቀመጡት።

፱ እና ለአይን የሚያስደስት ለመብልም መልካም የሆኑ እያንዳንዱን ዛፍ አማልክቱ ከመሬት ውስጥ ፈጠሩ፤ ደግመውም በገነት መካከልም ሆህይወት ዛፍ፤ እና የመልካምና ክፉ እውቀት ዛፍ።

፲ የአትክልት ስፍራውን የሚያጠጣ ወንዝ ከዔድን ይፈስ ነበር፤ ከዚያም በአራት ተከፍሎአል እና አራት ራሶች ሆኗል።

፲፩ አማልክትም ሰውን ወሰዱ እና እንዲያለመልማትና እንዲጠብቃት በዔድን ገነት ውስጥ አስቀመጡት።

፲፪ አማልክትም ሰውን እንዲህ ብለው አዘዙት፡ በአትክልት ስፍራ ውስጥ ከሚገኘው ከማንኛውም ዛፍ ፍሬ ለመብላት ነጻ ነህ።

፲፫ ነገር ግን ከመልካምና ክፉ እውቀት ዛፍ አትብላ፤ ከእርሱ በበላህ ቀን በእርግጥም ትሞታለህ። አሁን እኔ አብርሐም

ጊዜው ማቆሎብ መቆጠሪያ ጊዜ በሆነው በጌታ ላይ እንደሆነ አየሁ፤ እስከዚህም ጊዜ ድረስ አማልክቱ ለአዳም ጊዜ ማወቂያ አልሰጡትም ነበርና።

፲፬ እና አማልክቱም እንዲህ አሉ፡ ለሰው የሚመች ረዳት እንፍጠርለት፤ ሰው ብቻ ውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለምና፤ ስለዚህ የሚመች ረዳት እንፍጠርለት።

፲፭ እና አማልክቱ ሰዓይም ከባድ እንቅልፍን ጣሉበት፤ አንቀላፋም፤ እና ከጎኑም አንዲት አጥንትን ወሰዱና ስፍራውን በሥጋ ዘጉ፤

፲፮ አማልክቱም ከአዳም የወሰዱትን አጥንት ሴት አድርገው ሠሯት፤ ወደ አዳምም አመጧት።

፲፯ አዳምም እንዲህ አለ፡ ይህች አጥንት ከአጥንቱ፤ ስጋዋም ከስጋዬ ናት፤ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባላለች፤

፲፰ ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፤ እና ከሚስቱም ሳይጠበቃል፤ ሁለቱም ላክንድ ሥጋ ይሆናሉ።

፲፱ ሰውና ሚስቱም፤ ሁለቱም ራቁታቸውን ነበሩ፤ አይተፋፈሩም ነበር።

፳ አማልክቱም የምድር አራዊትንና የሰማይ ወፎችን ሁሉ ከመሬት አደረጉ፤ በምን ስም እንደሚጠራቸውም ያዩ ዘንድ ወደ አዳም አመጧቸው፤ አዳምም ሕያው ነፍስ ላለው ሁሉ በስሙ እንደ ጠራው ስሙ ያው ሆነ።

፳፩ አዳም ለከብቶች፤ ለሰማይ ወፎች፤ ለዱር አራዊት ሁሉ ስም አወጣ፤ እናም ለአዳም የሚመች ረዳት ተገኘለት።

፯ ሀ መሴ ፱፥፳፭፤ ፮፥፶፱።
ለ አብር. ፱፥፳፮-፴፩።
ሐ ዘፍጥ. ፪፥፯፤
ት. እና ቃ. ፶፫፥፴፫።
ቅ. መ. መ. መንፈስ፤
ቅድመ ምድራዊ ህይወት።

መ ቅ. መ. መ. ነፍስ።
፰ ሀ ቅ. መ. መ. ዔድን።
፱ ሀ ቅ. መ. መ. የህይወት ዛፍ።
፲፫ ሀ አብር. ፫፥፪-፱።
ቅ. መ. መ. ቆሎብ።
ለ ፪ ዲጥ. ፫፥፰።

፲፭ ሀ ቅ. መ. መ. አዳም።
፲፮ ሀ ቅ. መ. መ. ሔዋን።
፲፰ ሀ ት. እና ቃ. ግ፪፥፳፪፤
ግ፱፥፲፭-፲፮።
ለ ቅ. መ. መ. ጋብቻ፤ መጋባት።

ጀሴፍ ስሚዝ—ማቴዎስ

በ፲፰፻፴፩ (እ.አ.አ.) ለነብዩ ጀሴፍ ስሚዝ የተገለጠለት የመፅሐፍ ቅዱስ ትርጉም ልዩ እትም፣ ማቴዎስ ፳፫፣ ፴፱ እና ምዕራፍ ፳፱።

ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ላይ ስለሚመጣው ጥፋት አስቀድሞ ነገራቸው—ስለሰው ልጅ ስለክፉው መጥፊያ ዳግም ምፅዓት፣ እና ስለክፉዎች ጥፋት አስተማረ።

እ ላችኋለሁና፣ በጌታ ስም በሰማይ ደመናዎች ውስጥ፣ እና ሁሉም ቅዱስ መላእክት ከእርሱም ጋር ማረመጣ የተባረከ ነው እስክትሉ ድረስ ከእንግዲህ ወዲህ አታዩኝም እና በነቢያት ስለእርሱ ነው የተጻፈው ብላችሁ ልታውቁኝ አትችሉም። ከዚያም ደቀ መዛሙርቱ ላባይክሉክር ቀኝ እጅ በኩል በክብር ዘውድ ተጭኖለት ዳግም ተመልሶ እንደሚመጣ ገባቸው።

፪ ኢየሱስ ከቤተ መቅደስ ወጥቶ ሄደ፤ እና ደቀ መዛሙርቱም የሚለውን ለመስማት ወደእርሱ መጥተው እንዲህ አሉ፡ መምህር፣ ስለቤተ መቅደሱ ህንጻ አሳየን፣ አንተ እንዳልከው—እነርሱም ይፈርሳሉ፣ እና የተፈታ ሆኖ ትቀርላቸዋለች።

፫ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፡ እነዚህን ነገሮች ሁሉ አታዩም፣ እና አይገቡትምን? እውነት እላችኋለሁ፣ ከዚህ ቤተ መቅደስ ሆኖ ንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ የሚቀር አይኖርም።

፬ እና ኢየሱስ ትቶአቸው ሄደ፣ እና ወደ ሰደብረ ዘይት ተራራም ሄደ። በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ተቀምጦ ሳለ፣ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀርበው፣ ስለ ቤተ

መቅደሱ መፍረስና ስለ አይሁድ በተመለከተ ያልካቸው እነዚህ ነገሮች መቼ እንደሚሆኑ ንገረን፤ እና የአንተ ላይግሞ መመለሻና ሳይክሎም መጨረሻ፣ ወይም የአለም መጨረሻ የሆነው ማክፋዎቹ መጥፊያ ምልክትስ ምንድን ነው? አሉት።

፭ እና ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፡ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ፤

፮ ብዙዎች በስሜ—እኔ ክርስቶስ ነኝ— በማለት ይመጣሉና፣ እና ብዙዎችንም ያስታሉ፤

፯ ከዚያም በስሜ ምክንያትም ለመከራ አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ እናም ይገድሏችኋል፣ እናም በህዝብ ሁሉ ዘንድ ላየተጠላችሁ ትሆናላችሁ፤

፰ እና ብዙዎችም ይቀየማሉ፣ እና እርስ በራስ ይክዳሉ፣ እርስ በራስም ይጣላሉ፤

፱ እና ብዙ ሐሰተኛ ነቢያትም ይነሳሉ፣ እና ብዙዎችንም ያስታሉ፤

፲ እና ክፋት በብዛት ስለሚገኝ፣ የብዙዎችም ፍቅር ትቀዘቅዛለች፤

፲፩ በፅናት የሚቋቋመውና የማይሸነፈው ግን፣ እርሱ ይድናል።

፲፪ ሲኖሩሳሌምን በሚመለከት በጥፋት ነቢዩ ሳዳንኤል የተናገረውን የጥፋት ሳርኩስት ስታዩ፣ ከዚያም ማበተቀደስ ስፍራም ቁሙ፤ ይህን የሚያነብ ይግባው።

፲፫ ከዚያም በይሁዳ የሚገኙ ወደ ሁለተኛ ሮች ይሸሹ፤

፩ ፩ ሀ ማቴ. ፳፮፣ ፳፬፣
 የሐዋ. ፩፣ ፲፩።
 ለ ቅ. መ. መ. እግዚአብሔር፣
 አምላክ።
 ፫ ሀ ሉቃ. ፲፱፣ ፵፬።
 ፬ ሀ ቅ. መ. መ. ደብረ ዘይት ተራራ።
 ለ ቅ. መ. መ. የኢየሱስ
 ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
 ሐ ቅ. መ. መ. አለም—

የአለም መጨረሻ።
 መ ሚ. ል. ፱፣ ፩፤
 ት. እና ቃ. ፻፴፫፣ ፳፱—፸፱።
 ቅ. መ. መ. ክፋ፣ ክፋት።
 ሠ ሉቃ. ፳፩፣ ፯—፴፯፤
 ት. እና ቃ. ፵፭፣ ፲፮—፸፭።
 ቅ. መ. መ. የመጨረሻ ቀናት፣
 የኋለኛው ቀናት፣
 የጊዜዎች ምልክቶች።

፯ ሀ ፩ ኢጥ. ፱፣ ፲፪—፲፬።
 ለ ቅ. መ. መ. ማሳደድ፣
 መሳደድ።
 ፲ ሀ ት. እና ቃ. ፵፭፣ ፳፯።
 ፲፪ ሀ ቅ. መ. መ. ኢየሩሳሌም።
 ለ ቅ. መ. መ. ዳንኤል።
 ሐ ዳን. ፲፪፣ ፲፩።
 ማበተ. እና ቃ. ፻፩፣ ፳፪—፳፭።
 ፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፫፣ ፲፫።

፲፬ በቤቱ ጣራ ላይ የሚገኝ ማንም ሰው እቃውን ከቤቱ ለማውጣት አይውረድ፤

፲፮ በእርሻም ያለ ልብሱን ይወስድ ዘንድ ወደ ጓላው አይመለስ።

፲፯ በዚያችም ወራት ለርጉዞችና ለሚያ ጠቡ ወዮላቸው፤

፲፰ ነገር ግን ሽሽታችሁ በክረምት ወይም በሰንበት እንዳይሆን ጸልዩ፤

፲፰ በዚያን ጊዜ ከመንግስታቸው መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ከእግዚአብሔር ወደ እስራኤል ተልቶ ያልነበረ ታላቅ ስቃይ ማለት ይቻላል። እና ለእኔ የሩሳሌም ኗሪዎች ላይ ይደርሳል፤ ከዚህም በኋላ በእስራኤል ላይ እንደገና አይላክም።

፲፱ እነርሱ ላይ የደረሱባቸው ገና ከሚመጡባቸው ሀዘን የመጀመሪያዎቹ ናቸው።

፳ እና እነዚያ ቀናትስ ካላጠሩ በስተቀር፤ ሥጋ ከለበሰ የሚድን ማንም አይኖርም፤ ነገር ግን እነዚያ ቀናት ለተመረጡ ሰዎች፤ በቃል ኪዳን መሰረት፤ ያጥራሉ።

፳፩ አይሁዶችን በሚመለከት የነገረኳችሁ እነዚህን ነገሮች ተመልከቱ፤ ደግሞም በኢየሩሳሌም ላይ ከሚመጡት ከእነዚያ ቀናት በኋላ፤ ማናችሁም አስተውሉ ክርስቶስ በዚህ አለ ወይም በዚያ አለ ቢላችሁ አትመኑ፤

፳፪ በእነዚያ ቀናት ሐሰተኞች ክርስቶስ ችና ሐሰተኞች ነቢያትም ይነሣሉና፤ ቢቻላቸውም፤ በቃል ኪዳን መሰረት ምርጥ የነበሩትን፤ የተመረጡትን እንኳ እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክትና ድንቅን ያሳያሉ።

፳፫ እነሆ፤ እነዚህን ነገሮች የምነግራችሁ ለተመረጡት ጥቅም ነው፤ ላጦርንም የጦርንም ወሬ ትሰማላችሁ፤ አትጨነቁም፤ የነገርኳችሁ ሁሉ መፈጸም አለባቸውና፤ ነገር ግን መጨረሻው ገና ነው።

፳፬ እነሆ፤ አስቀድሜ ነግራለሁ፤

፳፭ ስለዚህ፤ እነሆ፤ በበረሀ ነው ቢሉአ

ችሁ፤ አትውጡ፤ እነሆ፤ በእልፍኝ ነው ቢሉአችሁ፤ አትመኑ፤

፳፮ የጠዋት ብርሀን ማንም ሥራቅ ወጥቶ እስከ ምዕራብ እንደሚያበራ፤ እና ምድርን በሙሉ እንደሚሸፍን፤ የሰው ልጅ ምፅዓትም እንዲሁ ይሆናልና።

፳፯ አሁንም ምሳሌ አሳያችኋለሁ። እነሆ፤ ቅሪቶች ባሉበት፤ አሞራም አብረው ሆይ በሰባሉ፤ እንደዚህም የእኔ ምርጫ ከአራቱ የምድር ማዕዘናት ይሰበሰባሉ።

፳፰ እና ጦርንም የጦርንም ወሬ ይሰማሉ።

፳፱ እነሆ፤ የምናገረው ለምርጫ ጥቅም ነው፤ ሕዝብ በሕዝብ ላይ መንግሥትም በመንግሥት ላይ ይነሣልና፤ ራሱም ቸንፈርም የምድርም መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል፤

፴ ደግሞም ከዓመፀ ብዛት የተነሣ የሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች፤ እስከ ፍጻሜው የሚጸና ግን እርሱ ይድናል።

፴፩ ደግሞም፤ ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግሥት ወንጌል ለዓለም ሁሉ ይሰበካል፤ በዚያን ጊዜም መጨረሻው ወይም የክፋተኞቹ ጥፋት ይመጣል።

፴፪ ደግሞም በነቢዩ በዳንኤል የተነገረው የጥፋት ርኩሰትም ይፈጸማል።

፴፫ ከዚያች መከራ ቀናት በኋላ ወዲያው ማህሪ ትጨልማለች፤ ጨረቃም ብርሃን ዋን አትሰጥም፤ ከጥቅምትም ከሰማይ ይወድቃሉ፤ እና የሰማይ ሀይላትም ይናወጣሉ።

፴፬ በእውነት እላችኋለሁ፤ የነገርኳችሁ ሁሉ እስኪፈጸም ድረስ፤ እነዚህ ነገሮች የሚታዩባቸው ይህ ትውልድ አያልፍም።

፴፭ ምንም እንኳን ሰማይና ምድር የሚያልፉበት ቀን ቢመጣም፤ ሆኖ ግን አያልፍም፤ ነገር ግን ሁሉም ይፈጸማሉ።

፴፮ አስቀድሜ እንዳልኳችሁ፤ ከዚያች ማህሪ ቀናት በኋላ የሰማያትም ኃይላት ይናወጣሉ፤ በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ

፲፮ ሀ ሉቃ. ፳፫፡፳፱-፴፱
፲፰ ሀ ቅ. መ. መ. አይሁዶች።
ለ ዘካ. ፲፪፡፲፬፡፩-፮።
፳፫ ሀ ቅ. መ. መ. ምርጫ።
ለ ት. እና ቃ. ማ፭፡፳፮።

፳፮ ሀ ሕዝ. ማ፫፡፪።
፳፯ ሀ ቅ. መ. መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፳፱ ሀ ት. እና ቃ. ማ፫፡፳፬-፳፭።
፴፩ ሀ ማቴ. ፳፰፡፲፱-፳፱።

፴፫ ሀ ኢዩ. ፪፡፲፤
ት. እና ቃ. ፳፱፡፲፬።
፴፭ ሀ ት. እና ቃ. ፩፡፴፰።
፴፮ ሀ ጆ. ስ.—ማቴ. ፩፡፲፰።

ምልክት በሰማይ ይታያል፤ ከዚያም የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ፤ የሰው ልጅንም በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል፤

ግ፯ እና ምላኮቹን እንደ ሀብት የሚያከማቸው ማንም አይታለልም፤ የሰው ልጅም ይመጣልና፤ እና ለመላእክቱንም ከታላቅ መለከት ድምፅ ጋር ይልካቸዋል፤ ከሰማያትም ዳርቻ እስከ ዳርቻው ከአራቱ ነፋሳት ለእርሱ የተመረጡትን ላይሰበሰባሉ።

ግ፰ አሁን የበለሰ ዛፍን ምሳሌ ተማሩ— ቅርንጫፍዋ ሲለሰልሰ ቅጠልዋም ሲያቈጠቅጥ፤ ያን ጊዜ በጋ እንደ ቀረበ ታውቃላችሁ፤

ግ፱ እንደዚሁም እነዚህን ሁሉ ምርጫ ሲያዩ፤ እርሱ በደጅ እንደቀረበ፤ እንዲሁም በበር ላይ እንዳለ ያውቃሉ፤

ግ ስለዚያች ቀንና ሰዓት ግን ከአባቴ በቀር የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ማንም የሚያውቅ የለም።

ግ፲ በኖህ ዘመን እንደ ነበረ፤ የሰው ልጅ መምጣትም እንዲሁ ይሆናል፤

ግ፳ ምክጥፋት ውሃ በፊት እንደነበረም ይሆንላቸዋል፤ ኖህ ወደ መርከቡ እስከገባ በት ቀናት ድረስም ሲበሉና ሲጠጡ፤ ሲያገቡና ሲጋቡ ነበሩና፤

ግ፴ እና የጥፋት ውኃም መጥቶ፤ ሁሉን እስከ ወሰዳቸው ድረስ አላወቁም፤ የሰው ልጅ መምጣትም ደግሞ እንዲሁ ይሆናል።

ግ፵ ከዚያም የተጻፈው ይፈጸማል፤ ሰመጨረሻዎቹም ቀናት ሁለት ሰዎች በዕርሻ ላይ ይሆናሉ፤ አንዱ ይወሰዳል ሌላው ላይቀራል፤

ግ፶ ሁለቱ በወፍጮ ይፈጫሉ፤ አንዱ ትወሰዳለች ሌላዋ ትቀራለች።

ግ፷ እና እኔ ለአንዱ የምለውን፤ ለሁሉም ሰዎች እላለሁ፤ ጌታችሁ በምን ሰዓት እንዲመጣ አታውቁምና እንግዲህ ምንቁ።

ግ፸ ያን ግን እወቁ፤ ባለቤት ከሌሊቱ በየትኛው ክፍል ሌባ እንዲመጣ ቢያውቅ ኖሮ፤ ይነቃ ነበር፤ እና ቤቱም እንዲፈረስ አይፈቅድም ነበር፤ ነገር ግን ይዘጋጅም ነበር።

ግ፹ ስለዚህ እናንተ ደግሞ ተዘጋጁ፤ የሰው ልጅ በማታሰቡበት ሰዓት ይመጣልና።

ግ፶ በተገቢው ጊዜ ምግባቸውን እንዲሰጣቸው ባለቤቱ በቤተሰቦቹ ላይ የሾመው ምታማኝና ብልህ አገልጋይ ያደረገው እንግዲህ ማን ነው?

፶ ባለቤቱ ተመልሶ ሲመጣ እንዲህ ሲያደርግ የሚያገኘው ያ ባሪያ የተባረከ ነው፤ እና እውነት እላችኋለሁ፤ በእቃዎቹ ሁሉ ላይ ገዢ እንዲሆን ይሾመዋል።

፶፩ ነገር ግን ያ ክፉ ባርያ በልቡ እንዲህ ቢል፤ ጌታዬ መመለሻው ሆይ ይዘገያል፤

፶፪ እና የባልንጀሮቹን ባሮች ሊመታ፤ እና ከሰካሮችም ጋር ሊበላና ሊጠጣ ጀመረ፤

፶፫ የዚያ ባርያ ጌታ ባልጠበቃት ቀን፤ እና ባላወቃትም ሰዓት ይመጣል፤

፶፬ ከሁለትም ይሰነጥቀዋል፤ እና እድሉንም ከግብዞች ጋር ያደርግበታል፤ በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል።

፶፭ በሙሴ ትንቢት መሰረት፤ እንደዚህም የክፉዎች መጨረሻ ይመጣል፤ ብሏል፤ ከሰዎች መካከል ይቆረጣሉ፤ ነገር ግን የምድር ሰመጨረሻው ገና አይደለም፤ ነገር ግን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነው።

ግ፯ ለ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
ግ፳ ለ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት መጻሕፍት።
ለ ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፩-፲፭።
ሐ ቅ.መ.መ. እስራኤል— የእስራኤል መሰብሰብ።
ግ፴ ለ ት. እና ቃ. ግ፳፥፲፮።
ግ ለ ት. እና ቃ. ግ፳፥፳-

፳፩፤ ግ፱፥፯።
ግ፶ ለ ዘፍጥ. ፮፥፭።
ግ፷ ለ ቅ.መ.መ. የኖሳ ዘመን የጥፋት ውሀ።
ግ፸ ለ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ ቀናት፤ የኋለኛው ቀናት።
ለ ዘክ. ፲፫፥፳።
ግ፺ ለ ቅ.መ.መ. መጠበቅ፤ ጠባቂ።
ግ፻ ለ ቅ.መ.መ. መታመን።

፶፩ ለ ት. እና ቃ. ግ፳፥፳፮።
፶፪ ለ ማቴ. ፰፥፲፪።
፶፫ ለ ፪ ኔፊ. ማ፥፲፤
ት. እና ቃ. ፩፥፱-፲፤
፳፱፥፲፯።
ቅ.መ.መ. አለም— የአለም መጨረሻ።

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ

ከነብዩ ጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ የተወሰደ

ጆሴፍ ስለትውልዱ፣ ስለቤተሰብ አባላቱ፣ እና ከጊዜው ቅድሚያ መኖሪያቸው ተናገረ—በምዕራብ ኒው ዮርክ ውስጥ ልዩ በሀይማኖት መነሳሳት ተሰራጨ—በያዕቆብ እንደተመራው ጥበብን ለመፈለግ ወሰነ—አብና ወልድ ታዩት፣ እና ጆሴፍ ወደነብያዊ አገልግሎቱ ተጠራ። (አንቀፅ ፩-፳።)

የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ሆኔተክርስቲያን ላካሳሰ እና እድገትን በሚመለከት በክፋት በተጠመዱ እና መሰሪ ሰዎች የተሰራጨትን የዚህችን ጸባይ ላይ በጸሀፊዎቹ ስሚን እንደ ቤተክርስቲያን እና በአለም እያደገች እያለች ለማጥፋት ያቀዱባቸውን ብዙ ሀተታዎችን ለማስተዋወቅ—ይህን ታሪክ ለመጻፍ፣ የህዝብን አዕምሮ ለማረጋጋት፣ እና እውነት ለሚፈልጉት ሁሉ፣ እነዚህ ተጨባጭ ነገሮች እንዳሉኝ፣ በእኔ እና በቤተክርስቲያኗ በሚመለከት ያለፉትን ተጨባጭ ነገሮችን ለመስጠት ተገፋፍቼ ነበር።

፪ በዚህ ታሪክ ውስጥ፣ በእውነት እና በፅድቅ፣ አስቀድመው እንደነበሩ፣ ወይም አሁንም እንዳሉት፣ ከአሁን [፲፰፻፴፰ (እ.አ.አ.)] ይህች ቤተክርስቲያን ማከተደራጀችበት ስምንት አመት ጀምሮ ቤተክርስቲያኗን በሚመለከት የነበሩትን የተለያዩ ሁኔታዎች አቀርባለሁ።

፫ ማተላወቅ-ኩት በጌታችን አመት አንድ ሺህ ስምንት መቶ አምስት፣ በታህሳስ ሀያሶስት ቀን (እ.አ.አ.)፣ በሺረን ከተማ፣ በውንድሰር የግዛት ክፍል፣ በቨርሞንት ስቴት

ውስጥ ነበር። . . . በአስር አመቱ ወይም በዚያ አካባቢ፣ አባቴ ላጆሴፍ ስሚዝ፣ ቀዳማዊ የቨርሞንት ስቴትን ተወ፣ እና ወደፓልማይራ፣ በአንታሪየ (አሁንም ዌይን በሚባለው) የግዛት ክፍል፣ ወደ ኒው ዮርክ ስቴት ውስጥ ሄደ። አባቴ ፓልማይራ ውስጥ ከደረሰ አራት አመታት በኋላ፣ ከቤተሰቡ ጋር ወደ ማንቸስተር በአንድ አይነት አንታሪየ የግዛት ክፍል ሄደ።

፬ ቤተሰቡ አስራ አንድ ነፍሳት ያሉበት፣ ስማቸውም አባቴ ላጆሴፍ ስሚዝ፣ ላጅቴ ሉሲ ስሚዝ (ስሚ ከመጋባቷ በፊት ማክ፣ የሰለሞን ማክ ሴት ልጅ፣ ነበረች)፣ ወንድሜ ላክልቭን (በሀዳር ፲፱ ቀን ፲፰፻፳፫ [እ.አ.አ.] በ፳፮ አመቱ የሞተው)፣ ማህይረም፣ ራሴ፣ ማሙኤል ሀሪሰን፣ ውልያም፣ ዶን ካርሎስ፣ እና እህቶቹ ሰፍሮንያ፣ ካትሪን፣ እና ሉሲ ነበሩ።

፭ ወደ ማንቸስተር ከሄድን በሁለተኛው አመት አካባቢ፣ በምንኖርበት ስፍራ ውስጥ ሀይማኖትን በተመለከተ ያልተለመደ የመነሳሳት ስሜት ነበረ። በመተዳስት ተጀመረ፣ ነገር ግን ወዲያውም በሀገሪቱ ባሉ ክልሎች ውስጥ በሁሉም ሀይማኖቶች መካከል የተሰራጨ ሆነ። በእርግጥ የሀገሩ ዲስትሪክት በሙሉ በዚህ የተነኩ ይመስል ነበር፣ እና ታላቅ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በተለያዩ የሀይማኖት ቡድኖች ራሳቸውን አባል አድርገው ነበር፣ ይህም በሰዎች መካከል አንዳንዶች ማለት “እንኳን በዚህ!” እና ሌሎች “እንኳን በዚያ!” በማለት በመጮህ፣ ትንሽ ያልሆነ ሁከትን እና መከፋፈልን ፈጥሮ ነበር።

፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን፣ ለ ቅ.መ.መ. የወንጌል ዳግም መመለስ፣ ፪ ሀ ት. እና ቃ. ፳፣ ፩።

፫ ሀ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ ጆሴፍ ዳግማዊ፣ ለ ፪ ኔፊ ፫፣ ፲፭። ፬ ሀ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ ጆሴፍ ቀዳማዊ፣ ለ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣

ሉሲ ማክ። ሐ ት. እና ቃ. ፻፴፯፣ ፭-፮። መ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ ሀይረም፣ ሠ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ ሳሙኤል ኤች። ፭ ሀ ማቴ. ፳፱፣ ፳፫።

አንዳንዶች የሜተድስት፣ አንዳንዶች የፕረስብተሪያን፣ እና ሌሎች የባፕቲስት ሀይማኖትን የሚደግፉ ነበሩ።

፮ በሚቀየሩበት ጊዜ እነዚህ የተለያዩ ሀይማኖቶች ተቀያሪዎች ታላቅ ፍቅርን የሚገልጹ ቢሆኑም፣ እና በመነሳት እና ይህን አስደናቂ የሀይማኖት ስሜት ትእ ይንትን የሚያበረታቱ እነዚያ ቀሳውስ ትም፣ ሁሉንም በፈለጉት የሀይማኖት ወገን አባል እንዲሆኑ ለመቀየር ታላቅ ጉጉትን ቢያሳዩም፣ ነገር ግን የተቀየሩት አንዳን ዶቹ ወደ አንድ ቡድን እና አንዳንዶችም ወደ ሌሎች፣ ተለይተው ሲሄዱ፣ የቀሳው ስቱም ይሁን የተቀየሩት ሰዎች መልካም ስሜት ከእውነተኛነት ይልቅ የማስመሰል በመሆኑ ታላቅ ግራ መጋባት እና መጥፎ ስሜት አይሏል—ቁስ ከቁስ፣ እና የተለ ወጡትም ከጠለወጡት ጋር ክርክር ውስጥ ነበሩ፤ ስለዚህ አንድ ለሌላ የነበራቸው ጥሩ ስሜት ሁሉ፣ ይህም ቢኖር፣ በቃላት ማጠቃለያ እና በአስተሳሰብ ፍክክር በሙሉ ጠፍተው ነበር።

፯ በዚህ ጊዜ በአስራ አምስት አመቱ ላይ ነበርኩኝ። የአባቴ ቤተሰብ በፕረስብተሪያን ሀይማኖት ለአባልነት ተመልምለው ነበር፣ እና አራቱ የዚያ ቤተክርስቲያን አባል ሆኑ፣ እነርሱም እናቴ ሉሲ፣ ወንድሞቼ ሀይረ ምና ሳሙኤል ሀርሰን፣ እና እህቴ ሰፍሮ ንያ ነበሩ።

፰ በዚህ ታላቅ መነሳሳት ጊዜ አዕምሮዬ በጥብቅ ሀሳብና ታላቅ ችግር ላይ ተነሳስቶ ነበር፤ ነገር ግን ምንም እንኳን ስሜቴ ጥልቅ እና በአብዛኛውም ጊዜ ሀያል ቢሆንም፣ የሆነ ሆኖም ከእነዚህ ቡድኖች ሁሉ ራሴን ገለልተኛ አደረግሁኝ፣ ይህም ቢሆን በተቻለ መጠን ዘወትር በተለያዩ ስብሰባዎቻቸው እገኝ ነበር። ከጊዜም በኋላ አዕምሮዬ የሜተድስት ሀይማኖት ደጋፊ እየሆነ መጣ፣ እና ከእነርሱም ጋር አንድ ለመሆን ፍላጎት ተሰማኝ፤ ነገር ግን በተለያዩ ሀይማኖቶች መካከል ክርክሩ እና ጠቡ ታላቅ ስለ

ነበረ፣ እንደ እኔ ወጣት እና በሰዎች እና ነገሮች ልምድ የሌለው ሰው የትኛው ትክክለኛ እና የትኛው ስህተተኛ እንደሆነ በምንም በእርግጠኝነት የምወስንበት መንገድ አልነበረም።

፱ ጩኸት እና ሁከታው ታላቅ እና የማያቆም ስለነበረ፣ በየጊዜው አዕምሮዬ በጣም የተነሳሳ ነበር። የፕረስብተሪያኖች ባፕቲስት እና ሜተዲስቶቹን በጣም የተቃወሙ ነበሩ፣ እና የመረዳት ችሎታና ጥበብ ሀይሎችን በሙሉ ስህተቶቻቸውን ለማረጋገጥ ወይም ሰዎች እነርሱ የተሳሳቱ እንደሆኑ እንዲያስቡ ለማድረግ ይጥሩ ነበር። በሌላም በኩል፣ ባፕቲስቶች እና ሜተዲስቶች የራሳቸውን እምነት ለመመስረት እና ሌሎች እንደተሳሳቱ ለማረጋገጥ በእኩል በቅንኦት ይጥሩ ነበር።

፲ በዚህ የቃላት ጦርነት እና በአስተያየት ሁከታ መካከል፣ ለራሴ ሁልጊዜም፣ ምን ይደረግ? እላለሁ። ከእነዚህ ቡድኖች ሁሉ የትኛዎቹ ማክክል ናቸው፣ ወይም ሁሉም አብረው የተሳሳቱ ናቸው? ከእነርሱ አንዱ ትክክል ከሆነ፣ የትኛው ነው፣ እና እንዴት ስለውቀዋለሁ?

፲፩ በእነዚህ ሀይማኖተኛ ሰዎች ቡድኖች ፍክክር ምክንያት በጣም አስቸጋሪ በሆነው ሁኔታ እየታገልኩኝ እያለሁ፣ አንድ ቀን በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ አንድ አንቀፅ አምስት ውስጥ እያነበብኩ ነበር፣ እንዲህም ይል ነበር። ከእናንተ ግን ማንም ጥበብ ቢኖረው፣ ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን? ለእርሱም ይሰጠዋል።

፲፪ ምንም የቅዱስ መጻሕፍ ጥቅስ በዚህ ጊዜ በዚህ ጊዜ በልቤ ውስጥ ያመጣውን ሃይል ያህል በማንም ሰው ልብ ውስጥ ፈጽሞ መጥቶ አያውቅም። ይህም ወደልቤ ስሜት በሙሉ በታላቅ ሀይል የገባ ይመስል ነበር። ማንም ሰው የእግዚአብሔርን ጥበብ የሚሻ ቢኖር እኔው እንደሆንኩኝ በማወቅ፣ ይህን ደጋግሜ አሰብኩበት፤ ምን ማድረግ

እንዳለብኝ አላወቅሁምና፤ እና ካለኝ ተጨማሪ ጥበብ ካላገኘሁ በስተቀር፤ በምንም ማወቅ አልችልም ነበር፤ የተለያዩ ቡድኖች የሀይማኖት አስተማሪዎች አንድ አይነት የቅዱሳን መጻሕፍት ምንባብን በጣም በተለያየ ሁኔታ ስለሚገነዘቡት፤ ጥያቄ ለመመለስ ወደ ለመፅሐፍ ቅዱስ የመመካትን እምነትን አጥፍተውታልና።

፲፫ ከጊዜም በኋላ በጭለማ እና በግራ በመጋባት ለመቅረት ወይም ያዕቆብ እንዳመለከተው፤ ያም እግዚአብሔርን መጠየቅ፤ እንዳለብኝ ወሰንኩኝ። ከጊዜም በኋላ፤ ጥበብ ለሚጎድለው ጥበብ የሚሰጥ እና በልግስና ሳይነቅፍ የሚሰጥ ከሆነ “እግዚአብሔርን ለመጠየቅ” በመሞከር ውሳኔ ውስጥ ገባሁ።

፲፬ ስለዚህ፤ በዚህም እግዚአብሔርን ለመጠየቅ በወሰንኩበት መሰረት፤ ሙከራ ለማድረግ ወደ ቁጥቋጦው ውስጥ ሄድኩኝ። ጊዜውም ግሩም እና ግልፅ በሆነው በጸደይ ማለዳ በዓሰራ ስመንት መቶ እና ህያ አመተ ምህረት ነበር። በከፍተኛ ጭንቀቱ መካከል ሁሉ ድምጹን በማሰማት ለመጸለይን ገና ሞክራው ስላልነበር፤ ይህን አይነቱን በህይወቴ የሞከርኩት ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር።

፲፭ ቀደም ብዬ ለመሄድ ወደመረጥኩት ስፍራ ከሄድኩ በኋላ፤ ዙሪያዬን ከተመለከትኩ በኋላና ብቻዬን እንደሆንኩም አየሁ፤ ተንበረከኩ እና የልቤን ፍላጎቶች ለእግዚአብሔር መግለፅ ጀመርኩ። ይህን ማድረግ እንደጀመርኩም፤ ወዲያው በሙሉ በሚቋቋመኝ ሀይል ተያዝሁ፤ እና በእኔም ላይ የሚያስገርም ተፅዕኖ ኖሮት እንዳልናገርም አንደበቴን አሰረው። ጥቅጥቅ ያለ ጭለማም ዙሪያዬን ከበበኝ፤ እና ለጊዜውም በድንገት ጥፋት የተፈረደብኝ መሰለሁኝ ነበር።

፲፮ ነገር ግን በላዩ ላይ ከሰለጠነው የጠላት ሃይል እንዲያድነኝ ሃይሌን ሁሉ አሰባስቤ እግዚአብሔርን ለመጥራት እና ተስፋ ወደመቁረጥ እና ራሴንም ለጥፋት፤ ይህም ምናባዊ ጥፋት ሳይሆን ከዚህ ቀደም በየትኛውም አካል በጭራሽ ተሰምቶኝ በማላውቀው አስደናቂ ሃይል ባለው ከማይታየው አለም በሆነው አንድ ሃይል፤ አሳልፌ ለመስጠት በተዘጋጀሁበት በዚያች ቅጽ በት፤ ልክ በዚህ ታላቅ የድንጋጤ ሰአት፤ ላከፀሀይ ይልቅ የደመቀ ሳይኖርህን አምድ ከራሴ በላይ ተመለከትኩ፤ በላዩም ላይ እስኪያርፍ ድረስ ይህም በዝግታ ወደ እኔ ወረደ።

፲፯ ወዲያው እንደታየም ይዞኝ ከነበረው የጠላት ሀይል በመዳን ነጻ ሆንኩ። ብርሀኑም በእኔ ላይ ባረፈ ጊዜ ብርሀነታቸውና ማክብራቸው ቃላት ከሚገልጸው በላይ የሆኑ ሳሁላት ሰዎች በአየር ከበላዩ ቆመው ሐተመለከትኩ። አንዱም ስሜን በመጥራት እና ወደሌላውም በማመልከት ተናገረኝ—“የምወደው ልጅ ይህ ነው። እርሱን ስማው!”

፲፰ ጌታን ሆመጠየቁ ዋና አላማዬም፤ የየትኛው የሀይማኖት ቡድን አባል ለመሆን ለማወቅ ከቡድኖቹ ሁሉ የትኛው ትክክል እንደሆነም ለማወቅ ነበር። ስለዚህ፤ ለመናገር ለመቻል ራሴን ለመቆጣጠር ወዲያው እንደቻልኩም፤ ከበላዩ በብርሀን ለቆሙት ሰዎች (በዚህ ጊዜ ሁሉም የተሳሳቱ እንደሆኑ ምንም በልቤ ስላልገባ) የትኛው ድርጅቶች ትክክል እንደሆነ እና የየትኛውም አባል መሆን እንደሚገባኝ ጠየቅሁኝ።

፲፱ ሁሉም ሰህተተኞች ስለሆኑ፤ የማንኛዎቹም አባል እንዳልሆን ተመለስልኝ፤ እና የሚያነጋግረኝም ሰው ሁሉም ሀይማኖ

፲፪ ሀ ቅ. መ. መ. ፪፡፲-፲፮።
ለ ቅ. መ. መ. መ. ፅፁር፡፡
፲፫ ሀ ቅ. መ. መ. ጸሎት፡፡
፲፬ ሀ ቅ. መ. መ. ጸሎት፡፡
፲፭ ሀ ሙሴ ፩፡፳።
ለ ራዕ. ፩፡፲፮።
ሐ የሐዋ. ፳፯፡፲፫።

፲፮ ሀ ቅ. መ. መ. ክብር፡፡
ለ ቅ. መ. መ. ራዕይ፡፡
ሐ የሐዋ. ፯፡፶፭-፶፮፤
ቁላ. ፫፡፩።
ቅ. መ. መ. እግዚአብሔር፡፡
አምላክ፡፡
መ ማቴ. ፫፡፲፯፤ ፲፯፡፭፤

፫ ኔፌ. ፲፩፡፯።
ወ ቅ. መ. መ. ኢየሱስ ክርስቶስ፡፡
፲፰ ሀ ት. እና ቃ. ፮፡፲፩፤ ማ፯፡፯።
፲፱ ሀ መዝ. ፲፬።
ቅ. መ. መ. ከሀደት—
የመጀመሪያ የክርስትያን
ቤተክርስቲያን ከሀደት፡፡

ቶች በፊቱ አስጸያፊ እንደሆኑ፤ በእነዚህ የሚያምኑትም ሁሉ የተበከሉ እንደሆኑ፤ “በከንፈራቸው ወደ እኔ ላይ ቀርባሉ፤ ልባቸው ግን ከእኔ የራቀ ነው፤ የሰው ሙት እዛዛት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ፤ “የአምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል” ብሎ ነገረኝ።

፳ የማንኛቸውም አባል እንዳልሆን እንደገናም ከለከለኝ፤ እና በዚህ ጊዜ ልፅፋቸው የማልችለውን ሌሎች ብዙ ነገሮችንም ነገረኝ። እንደገና ራሴን ለማወቅ ስጀምር፤ በጀርባዬ ተኝቼ ወደ ሰማይ እየተመለከትኩ ነበር። ብርሀኑ ከሄደ በኋላ፤ ምንም ጥንካሬ አልነበረኝም፤ ነገር ግን ጥቂት ብርታት ካገኘሁ በኋላ፤ ወደ ቤት ሄድኩኝ። በቤት ማዋቂያ ምድጃ አጠገብ ተደግፌ እያለሁ፤ እናቴ ምን እንደሆነኩኝ ጠየቀችኝ። እንዲህም መለስኩኝ። “ምንም አታስቢ፤ ሁሉም መልካም ነው—እኔም ደህና ነኝ።” ከዚያም ለእናቴ እንዲህ አልኳት። “ለራሴ ፕረስብተሪያን እውነት እንዳልሆነ አውቄአለሁ።” ሆጠላትም በሊጋ ነት የእድሜዬ ዘመን የእርሱ የመንግስት በጥባቄ እና ረባሽ ለመሆን የተመረጥኩኝ መሆኔን ያወቀ ይመስል ነበር፤ ይህ ባይሆንኖር የጭለማ ሀይላት ለምንስ በእኔ ላይ ይተባበሩብኝ ነበር? በህጻንነቴም፤ ለምን ሳተቃራኒዎች እና ስቃዮች በእኔ ላይ ይነሱብኝ ነበር?

አንዳንድ ሰባኪዎች እና ሌሎች የሀይማኖት አባሎች የመጀመሪያ ራዕይን ታሪክን አልተቀበሉም—ስቃይ በጆሴፍ ስሚዝ ላይ ተቆለለበት—ስለራዕዩ እውነተኛነት መሰከረ። (አንቀፅ ፳፩-፳፮።)

፳፩ ይህን ሆራዕይ ካየሁ ከጥቂት ቀናት

በኋላ፤ ቀደም ብሎ በተጠቀሰው የሀይማኖት መነሳሳት ተሳታፊ ከነበረ ከአንድ ሜተድ ስት ሰባኪ ጋር በአጋጣሚ ተገናኘሁ፤ እና ስለሀይማኖት ርዕስ ከእርሱ ጋር ስነጋገር፤ ያየሁትን ራዕይ ታሪክ ነገርኩት። በጸባዩ በጣም ተደነቅሁኝ፤ የነገርኩትን ክብደት ሳይሰጠው፤ በንቀትም ሁሉም ከዲያብሎስ ነው፤ በእነዚህ ቀናት ላራዕይ ወይም ልመገ ለጥ የሚባል ነገር የለም፤ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ከአቀሪያት ጋር ስለተፈጸሙ፤ እና ደግመውም አይኖሩም አለ።

፳፪ ነገር ግን ታሪኬን ስለነገርኩኝ በሀይማኖት አማኞች መካከል በእኔ ላይ የተዛባ አስተሳሰብ አነሳሳ፤ እና ሁልጊዜም የቀጠለ የታላቅ ስቃይ ምክንያት ሆነ፤ እና ሳታዋቂ ያልሆነኩኝ ከአስራ አራት እና አስራ አምስት አመት መካከል የሆነኩኝ፤ እና የሀይወት ጉዳዩ እንዲህ ሆኖ በአለም ላይ ምንም አስፈላጊ ያልሆነኩኝ ልጅ ነበርኩኝ፤ ነገር ግን ታዋቂ ሰዎች በእኔ ላይ የህዝቦችን አዕምሮ ለማነሳሳት፤ የሚመር ስቃይም ለመፍጠር በእኔ ላይ አተኩረው ነበር፤ እና ይህም በሁሉም ቡድኖች መካከል አንድ አይነት ነበር—ሁሉም እኔን በማስቃየት አንድ ሆነው ነበር።

፳፫ በዚያም ጊዜ በትኩረት እንዳሰላሰል እና ከዚህም ጀምሮ ለብዙ ጊዜ እንዳደርገው አድርጎኛል፤ በትንሽ ከአስራ አራት አመት በላይ የሆነኩኝ ታዋቂ ያልሆነኩ ልጅ፤ እና የእለት ጉርሴን ለማግኘት በየቀኑ ስራ ለማግኘት የተመደብኩ፤ ለእኔ ብቁ አስፈላጊ ነት በመስጠት በጣም ታዋቂ የሆኑ ቡድኖች በክፉ ስቃይ እና ስድብ መንፈስ በውስጣቸው በሚፈጥር ሁኔታ በእኔ ላይ ትኩረት መስጠታቸው እንዴት የሚያስገርም ነበር። ያልተለመደም ቢሆንም ባይሆንም፤ እንደ

<p>፲፱ ለ ኢሳ. ፳፱፣ ፲፫-፲፬፤ ሕዝ. ፴፫፣ ፴-፴፩። ሐ ቅ. መ. መ. ክህደት— ታላቅ ክህደት። መ ቲቶ ፩፣ ፲፬፤ ት. እና ቃ. ፵፭፣ ፳፱። ሠ ፪ ጢ. ሞ. ፫፣ ፳።</p>	<p>፳ ሀ ቅ. መ. መ. ዲያብሎስ። ለ ፪ ኔሬ ፪፣ ፲፩፤ ት. እና ቃ. ፶፰፣ ፪-፴። ቅ. መ. መ. ጭንቀት። ፳፩ ሀ ቅ. መ. መ. የመጀመሪያው ራዕይ። ለ ቅ. መ. መ. ራዕይ።</p>	<p>ሐ ቅ. መ. መ. ራዕይ። ፳፪ ሀ ያዕ. ፭፣ ፲-፲፩። ቅ. መ. መ. ማሳደድ፤ መሳደድ። ለ ፩ ሳ. መ. ፲፮፣ ፯፤ አልማ ፴፯፣ ፴፰።</p>
--	--	---

ዚህም ነበረ፤ እና ለእኔም ታላቅ ሀዘን ሁል ጊዜም የፈጠረብኝ ነበር።

፳፬ ነገር ግን ራዕይ እንዳየሁ በምንም ቢሆን እውነት ነው። አሁንም ሳስብበት፣ በንጉስ አግሪጳ ፊት ማንደተከራከረው፣ እና ብርሀንን ሲያይ ስለነበረው ራዕይ ታሪክ እንደነገረው ሳዲሎስ አይነት ይሰማኝ ነበር፤ ነገር ግን ያመኑት ብዙ አልነበሩም፤ አንዳንዶችም እርሱ ሀሰተኛ ነው፣ ሌሎችም እርሱ ያበደ ነው ብለውም ነበር፤ እና ያፌዙበትም ይሰድቡትም ነበር። ይህ ሁሉ ግን ራዕይ እንደነበረው እውነትን አላጠፋውም። ራዕይ አይቷል፤ ማየቱንም አውቋል፤ እና ከሰማይ በታች ያሉት ስቃዮች ሁሉ ሊለውጡት አይችሉም፤ እና እስከሚሞት ድረስ ቢያሰቃዩትም፣ ማየቱን ያውቀው ነበር፤ እና ብርሀንን እንዳየ እና ያናገረውን ድምፅ እንደሰማ እስከመጨረሻው እስትንፋሱ ድረስ ያውቀዋል፤ እና አለም ሁሉ ከዚህ ሌላ እንዲያሰብ ወይም እንዲያምን ሊያደርጉት አይችሉም።

፳፮ ለእኔም እንዲሁ ነበር። ብርሀንን በእውነትም አይቼ ነበር፤ እና በብርሀኑ መካከልም ሁለት ሰዎችን አየሁ፤ እና እነርሱም በእውነት አነጋገሩኝ፤ እና ምንም እንኳን ራዕይ አይቻለሁ በማለቱ ብጠላና ብስቃይም፣ ይህ ግን እውነት ነበር፤ እና ይህን በማለቱ እነርሱ ሲያሰቃዩኝ፣ ሲሰድቡኝና፣ ሁሉንም አይነት ክፉ ነገሮች በእኔ ላይ ሲያደርጉብኝ፣ በልቤም ይህን እንድል ተመርቼ ነበር። እውነትን በመናገራ ለምን ታስቃዩኛላችሁ? በእውነትም ራዕይን አይቻለሁ፤ እና እግዚአብሔርን እቋቋም ዘንድ ማን ነኝ፣ ወይም ለምን አለም በእርግጥ ያየሁትን እንድክደው ለማድረግ ያስባል? ራዕይን አይቻለሁ፣ አውቀዋለሁ፣ እና እግዚአብሔር እንደሚያውቀውም አውቃለሁ፣ እና ላልክደውም አልችልም፤ እና ይህን ላደርግም አልሞክርም፣ ይህን በማድረግ

እግዚአብሔርን እንደሚያስቀይምና ፍርድ በላዩ እንደሚመጣብኝ አውቃለሁና።

፳፮ የሀይማኖት አለምን በሚመለከት—ከማንኛቸው ጋር አባል መሆኑ የእኔ ሀላፊነት አልነበረም፤ ነገር ግን ተጨማሪ መመሪያ እስካገኝ ድረስ እንደነበርኩትም መቀጠል እንዳለብኝ በማወቅ አዕምሮዬ ረክቶ ነበር። የያዕቆብ ምስክር እውነት እንደሆነም አወቅሁኝ—ጥበብ የሌለው ሰው እግዚአብሔርን መጠየቅ ይችላል፤ እና አይነቀፍም።

ምሮኒ ጆሴፍ ስሚዝን ንበኘው—የጆሴፍ ስም ለበጎም ሆነ ለክፉም በህዝቦች መካከል ይታወቃል—ምሮኒ ስለመፅሐፈ ሞርሞንና ስለሚመጣው የጌታ ፍርድ ነገረው እና ቅዱስ መጻሕፍትንም ጠቀሰ—የወርቅ ሰሌዳው ስውር ስፍራ ተገለጸ—ምሮኒ የነበዩን ትምህርት ቀጠለ። (አንቀፅ ፳፯-፶፬።)

፳፯ የእለት ህይወቱ ስራዬን እስከ መስከረም ሆኖ አንደኛው ቀን፣ አንድ ሺህ ስምንት መቶ ሆኖ ሶስት (እ.አ.አ.) ድረስ ቀጠልኩ፤ በዚህም ጊዜ ሁሉ፣ ራዕይ እንዳየሁ ማረጋገጥን ስለቀጠልኩኝ፣ በሁሉም አይነት ሰዎች፣ ሀይማኖታዊም ይሁን ሀይማኖት በሌላቸው፣ ብዙ ተሰቃየሁኝ።

፳፰ ራዕይ ካየሁበት እና በአስራ ስምንት መቶ ሆኖ ሶስት አመተ ምህረት መካከል በነበረው ጊዜ—በዚያ ጊዜ ከነበሩት ከማናቸውም የሀይማኖት ድርጅቶች አባል እንዳልሆንም ስለተከለከልኩኝ፣ እና በጨቅ ላዎቹ እድሜዬ ላይ ስለነበርኩኝ እና ግራ የተጋባሁ እንደሆንኩ የሚያሰቡም ቢሆን በትክክለኛውና በመልካም የፍቅር ስሜት እንደገና ከስህተቱ ሊመልሱኝ በሚገባቸው ባልንጀሮቹ ሊሆኑና በርህራሄም ሊመለከቱኝ በሚገባቸው ስደት የደረሰብኝ—በሁሉም አይነት ፈተናዎች ተፈተንኩኝ፤ እና ከሁሉም አይነት ህብረተሰብ ጋር በመ

፳፬ ሀ የሐዋ. ፳፮።
ለ ቅ.መ.መ. ጳውሎስ።
፳፭ ሀ ጆ.ሰ.—ታ. ፩፡፲፯።
ለ ቅ.መ.መ. መበርታት፡
ብርቱነት፤
ቅንነት።
፳፮ ሀ ያዕ. ፩፡፭-፯።

ቀላቀልም፣ በብዙ ጊዜም የሞኝ ስህተቶችን ሰራሁ፣ እና የወጣትነትን ደካማነትንና የሰው ፍጥረት ፍጹም ያለመሆንን አሳየሁ፣ ይህም በእግዚአብሔር አስተያየት በሚያስቀይሙ ወደተለያዩ ልተናዎች ስለተመራሁ ጸጸት ይሰማኛል። ይህን በመናዘዘ፣ ማንም በምንም ታላቅ እና ክፉ ኃጢአቶችን የሰራሁ አይምሰለው። እንደዚህ አይነት ነገር የመፈጸም ዝንባሌም አልነበረኝም። ነገር ግን እኔ እንደነበርኩት ከእግዚአብሔር ላየተጠራ ሰው እንዲኖረው በማይገባ አይነት ጸባዮች፣ በቅብጠት፣ እና አንዳንዴም ከሚደሰቱ ሰዎች ጋር መገናኘት፣ እና በሌሎችም ጥፋተኛ ነበርኩኝ። ነገር ግን ወጣትነቴን በሚያስታውሱት እና በሀገራዊ ደስተኛ ጸባዬን በሚያውቁት ዘንድ ይህ አስገራሚ ላይሆን ይችላል።

፳፱ በእነዚህ ነገሮች ምክንያት፣ በደካማነቴ እና ፍጹም ባለመሆኔ እንደተኮነንኩኝ ይሰማኝ ነበር፤ ከላይ እንደተጠቀሰውም በመስከረም ሆያ አንድ ቀን፣ በምሽት ወደመኝታዬ ከገባሁ በኋላ፣ ወደሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር ለኃጢአቶቼ እና ለጥፋቶቼ ይቅርታ በመጠየቅ፣ እና በፊቱ የት እንዳለሁ እና ምን ላይ እንደቆምኩኝ አውቅ ዘንድ እንዲገለጥልኝ ለእጸልይ እና አመልክ ነበር፤ ከዚህ በፊት እንደነበረኝ መለኮታዊ መገለጥን ለማግኘት ሙሉ እምነት ነበረኝ።

፴ እግዚአብሔርን በመጥራት ላይ ባለሁበት ጊዜ፣ ብርሃን በክፍሌ ውስጥ ሲመጣ ተመለከትኩ፤ ብርሃኑም ከቀትር ፀሐይ እስኪበልጥ ድረስ መጨመሩን ቀጠለ፤ ወዲያ ውኑም አንድ ሰው በአልጋዬ አጠገብ እግሩ መሬት ላይነካ በአየር ላይ ቆሞ ተገለጠልኝ።

፴፩ በጣም ያሸበረቀ ነጭ ካባ ለብሶ ነበር።

ማጣቱም ምድራዊ ከሆኑ ካየኋቸው ነገሮች በሙሉ የበለጠ ነበር፤ ማንኛውም ምድራዊ ነገር እንደዚህ እጅግ ነጭና ደማቅ መሆን ይችላል ብዬ አላምንም። እጆቼ፣ እናም ደግሞ ክንዶቼ ከአንጻራት ትንሽ ከፍ ብሎ በልብስ አልተሸፈኑም ነበር፤ እግሮቼም ደግሞ እንዲሁ ከቁርጭምጭሚቱ በላይ በልብስ አልተሸፈኑም ነበር። ራሱና አንገቱም የተገለጡ ነበሩ። ካባው በተገለጠ ጊዜ ደረቱን ማየት እችል ስለነበር፣ ከካባው በቀር ሌላ ልብስ እንዳልነበረው ለማወቅ ችዬ ነበር።

፴፪ እጅግም የነጣው ካባው ብቻ አልነበረም፣ ነገር ግን መላ ሰውነቱ መግለፅ ከሚቻለው በላይ ሰጠሁ ነበር፣ እንዲሁም ፊቱ በእውነት ልክ እንደ ሳሙኒረቅ ነበር። ክፍሉ እጅግ ብርሃን ነበር፣ ነገር ግን ልክ በእርሱ ዙሪያ እንደነበረው በጣም የደመቀ አልነበረም። በመጀመሪያም ወደ እርሱ በተመለከትኩ ጊዜ ልፈርቼ ነበር፣ ነገር ግን ፍርሃቱ ወዲያው ለቀቀኝ።

፴፫ ሰበሜ ጠራኝ፣ እናም እርሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ እኔ የተላከ መልዕክተኛ እንደሆነና ስሙም ሞሮኒ እንደሆነ፣ እግዚአብሔርም ለእኔ የምሰራው ሰራ እንደነበረው፣ እናም ስሜም በሁሉም ሀገሮች፣ ነገዶች፣ ቋንቋዎችና ህዝብ መካከል በመልካምና በጥፋት እንደሚነሳ፣ ወይም በሁሉም ህዝብ መካከል መልካምና መጥፎ እንደሚባልኝ ነገረኝ።

፴፬ እርሱ ቀደም ያሉትን የዚህ አህጉር ነዋሪዎች ታሪክ እና እነርሱ የመጡበትን ምንጭ ከየት እንደሆነ የሚናገር ሰበወርቅ ሰሌዳዎች ላይ ተፅፎ የተቀበረ ሳሙጽሐፍ እንዳለም ተናገረ። ለጥንት ነዋሪዎች በአዳኙ የተሰጠውን የዘለዓለማዊውን ወንጌል

<p>፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና። ለ ቅ.መ.መ. ጥሪ፣ በእግዚአብሔር መጠራት፣ የተጠራበት።</p> <p>፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።</p> <p>፴ ሀ ቅ.መ.መ. መላእክት፣ ሞሮኒ፣ የሞርሞን ልጅ።</p>	<p>፴፩ ሀ የሐዋ. ፲፥፴፩፣ ፩ ኔፊ. ፳፥፳፩፣ ፫ ኔፊ. ፲፩፥፳።</p> <p>፴፪ ሀ ፫ ኔፊ. ፲፱፥፳፭።</p> <p>ቅ.መ.መ. ክብር።</p> <p>ለ ዘፀአ. ፴፬፥፳፱—፴፭፣ ሌሊ. ፭፥፴፮፣</p>	<p>ት. እና ቃ. ፻፲፥፫።</p> <p>ሐ ዘፀአ. ፫፥፳፩፣</p> <p>ኤተር ፫፥፳—፳፩፣ ፲፱።</p> <p>፴፫ ሀ ዘፀአ. ፴፫፥፲፪፣ ፲፯፣ ኢሳ. ፵፭፥፫—፬።</p> <p>፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. የወርቅ ሰሌዳዎች።</p> <p>ለ ቅ.መ.መ. መፅሐፈ. ሞርሞን።</p>
--	--	--

ሐሙሱነትም በውስጡ እንደያዘም ደግሞ ተናገረ፤

፴፭ ደግሞ ከሰሌዳዎቹ ጋር የተቀበሩ ሁለት ድንጋዮች በብር ቅስት ውስጥ ነበሩ—እናም እነዚህ ድንጋዮች ከደረሰው ኪስ ታስረው፤ ላኩሪምና ቱሚም ከሚባለው የተሰሩ ናቸው፤ እናም የእነዚህ ድንጋዮች ባለቤትና ተጠቃሚ በጥንት ወይም በድሮ ጊዜ ሐባራዕይ የሚባሉት ናቸው፤ እናም እግዚአብሔር መጽሐፉን ለመተርጎም ዓላማ እነሱን አዘጋጅቷቸዋል።

፴፮ እነዚህን ነገሮች ከነገረኝ በኋላ “ከብሉይ ኪዳን ትንቢቶችን መጥቀስ ጀመረ። መጀመሪያ የጠቀሰው የሚልክያስ መፅሐፍ ለምዕራፍ ሶስትን ክፍል ነበር፤ ደግሞም የዚያን ትንቢት አራተኛ ወይም የመጨረሻ ምዕራፍ፣ በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከሚነበብበት በትንሽ ቀይሮ ጠቀሰ። የመጀመሪያውን አንቀጽ በመፅሐፍቱ እንደሚነበበው ከመጥቀስ ፈንታ፣ እንዲህ ጠቀሰው፡

፴፯ እነሆም፣ እንደ ምድጃ እሳት ሆሚ ነድ ላቀን ይመጣል፤ እናም ትዕቢተኞች ሁሉ፣ አዎን፣ እናም ኃጢአትን የሚሰሩ ሁሉ እንደ ሐገባባ ይቃጠላሉ፤ የሚመጡትም ያቃጥሏቸዋል፤ አለ የሰራዊት ጌታ፣ ሥርገና ቅርንጫፍንም አይተውላቸውም።

፴፰ ደግሞም አምስተኛውን አንቀፅ እንዲህ ጠቀሰ፡ እነሆ ታላቁና የሚያስፈራው የጌታ ቀን ከመምጣቱ በፊት በነቢዩ ሆኤሊ ያስ እጅ ላክህነትን እገልጥላችኋለሁ።

፴፱ የሚቀጥለውንም አንቀጽ በልዩነት ጠቀሰው፡ እናም ለአባቶች የተገባውን

ሆተሰፋ ቃል በልጆች ልብ ይተክላል፤ እናም የልጆቹንም ልብ ወደ አባቶቻቸው ላይ መልሳል። እንዲህ ባይሆን ኖሮ፣ መላውም ድር በምጽአቱ ይጠፋ ነበር።

፵ በእነዚህም ተጨማሪ፣ የኢሳይያስ ምዕራፍ አስራ አንድ በዚህ ያሉት ሊፈጸሙ ተቃርበዋል በማለት ጠቀሰ። የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ ሶስት፣ ሆኖ ሁለት እና ሆኖ ሶስት አንቀፅን በአዲስ ኪዳን ውስጥ በትክክል እንደሚገኙት ጠቀሰ። ማህበሩም ክርስቶስ ነበር፤ ነገር ግን “ድምጹን የማይሰሙ ከሕዝብ ላተለይተው ይጠፋሉ” የተባለበት ቀን ገና አልመጣም፣ ግን ወዲያው ይመጣል አለ።

፵፩ ሆኤሌልን ሁለተኛ ምዕራፍ ከአንቀፅ ሆኖ ስምንት እስከ መጨረሻውም ጠቀሰ። ደግሞም ይህ ገና እንዳልተፈጸመ፣ ግን ወዲያውም እንደሚሆን ተናገረ። በተጨማሪም ላየአህዛብ ሙላት ወዲያው እንደሚመጣም ተናገረ። ከቅዱሳት መጻሕፍት ብዙ ምንባብን ጠቀሰ፤ እና በዚህ ሊጠቀሱ የማይችሉ ብዙ ማብራሪያዎችንም ሰጠ።

፵፪ ደግሞም፣ እርሱ የተናገረኝን ሰሌዳዎች ሳገኝ—እነርሱን የምወስድበት ትክክለኛው ጊዜ ገና አልተፈጸመምና—እኔ ማሳየት እንዳለብኝ ከምታዘዘው በቀር የደረሰ ኪሱን ከኩሪምና ቱሚም ጋር ለማንም ሰው ማሳየት እንደሌለብኝና ካደረግሁ ግን መጥፋት እንዳለብኝ ተናገረኝ። እርሱ ከእኔ ጋር ስለሰሌዳዎቹ በሚነጋገርበት ጊዜ፣ ሰሌዳዎቹ የተቀበሩበትን ስፍራ ማየት እንድችል ራዕይ ላለክሳም ሮዬ ተገለፀ፣ እናም ስፍራ

፴፬ሐ ቅ. መ. መ. የወንጌል ዳግም መመለስ።
፴፭ ሀ ዘሌዋ. ፰፡፰።
ቅ. መ. መ. የደረሰ ኪስ።
ለ ዘፀአ. ፳፰፡፴።
ቅ. መ. መ. ኡሪም እና ቱሚም።
ሐ ቅ. መ. መ. ባለራዕይ።
፴፮ ሀ ቅ. መ. መ. ብሉይ ኪዳን።
ለ ቅ. መ. መ. ሚልክያስ።
፴፯ ሀ ፫ ኔፊ. ፳፭፤
ት. እና ቃ. ፳፬፡፳፫-፳፬።
ቅ. መ. መ. ምድር—

ምድርን ማፅዳት፤
አለም—የአለም መጨረሻ።
ለ ቅ. መ. መ. የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምዕዳት።
ሐ ናሆ ፩፡፰-፲፫፤
፩ ኔፊ. ፳፭፡፲፭፤ ፳፫፤
፪ ኔፊ. ፳፮፡፱-፳፯፤
ት. እና ቃ. ፳፱፡፱።
፴፰ ሀ ት. እና ቃ. ፳፯፡፱፤
፫፲፡፲፫-፲፮።
ቅ. መ. መ. ኤልያስ።
ለ ቅ. መ. መ. ክህነት፤
የክህነት ቁልፎች።

፴፱ ሀ ገላ. ፫፡፰፤ ፲፱።
ለ ቅ. መ. መ. ለሙታን ደህንነት፤
የውልድ ሐረግ።
፵ ሀ ዘዳግ. ፲፰፡፲፭-፲፱።
ለ ፫ ኔፊ. ፳፫፡፳፫፤ ፳፩፡፳፩።
፵፩ ሀ የሐዋ. ፪፡፲፮-፳፩።
ለ ሮሜ ፲፩፡፲፩-፳፭፤
ት. እና ቃ. ፹፰፡፹፬።
ቅ. መ. መ. አህዛባች።
፵፪ ሀ ቅ. መ. መ. አዕምሮ።

ውንም እንደገና ስንበኘው በግልፅና በጉልህ አወቅሁት።

፵፫ ከዚህ ንግግርም በኋላ፣ ብርሃን በክፍሉ ውስጥ ባናገረኝ ሰው ዙሪያ በፍጥነት መሰብሰብ ሲጀምር አየሁ፣ እናም ከእርሱ ዙሪያ በቀር ክፍሉ እንደገና እስኪጨልም ድረስ እንዲህም ማድረግ ቀጠለ፤ ወዲያ ውም ስመለከት መተላለፊያ ቀጥታ ወደ ሰማይ የተከፈተ መሰለኝ፤ እና እርሱ እስኪጠፋ ድረስ ወደላይ አረገ፤ እናም ክፍሉ ይህ ሰማያዊ ብርሃን ከመታየቱ በፊት እንደነበረው ሆነ።

፵፬ እኔም ተኝቼ በዚህ እንግዳ ዕይታ በጥንቃቄ እያሰብኩ፣ እናም ይህ እንግዳው መልዕክተኛ በነገረኝ በጣም እየተደነቅሁ ነበር፤ በሃሳቤ ሳወጣና ሳወርድ፣ ክፍሉ እንደገና እየደመቀ መምጣቱን በድንገት ተመለከትኩ፣ እናም በቅፅበት ያው የሰማይ መልዕክተኛ በድጋሚ አልጋዬ አጠገብ መሆኑን ተመለከትኩ።

፵፭ እርሱም መናገር ጀመረ፣ እናም እንደገና በመጀመሪያ ጉብኝቱ ያደረጋቸውን አንድ አይነት ነገሮች ምንም ሳይለውጥ ተናገረ፤ ይህንን ካደረገ በኋላ ታላቅ ፍርድ በምድር ላይ ከታላቁ ጥፋት ጋር በረሃብ፣ በሰይፍ እና በቸነፈር እንደሚመጣ፤ እናም እነዚህ አሳዛኝ ፍርዶች በምድር ላይ በዚህ ትውልድ እንደሚመጡ ገለጸልኝ። እነዚህን ነገሮች ከነገረኝ በኋላ ልክ እንደ በፊቱ በድጋሚ አረገ።

፵፮ በዚህ ጊዜ በአዕምሮዬ የተቀረፁት በጣም ጥልቅ ነገሮች ስለነበሩ፣ እንቅልፍ ከዐይኖቼ ጠፋ፣ እናም ባየሁትና በሰማሁት በመደነቅ ተሞላሁ። ነገር ግን ይገርመኝ የነበረው ነገር በድጋሚ ያንን መልዕክተኛ በአልጋዬ በኩል ሳየው፣ እናም ያንኑ የበሬቱን ነገሮች እንደገና ሲደግመው ስለማ ነበር፤ እናም ማስጠንቀቂያ ሲጨምርልኝ ነበር፣ (የአባቴ ቤተሰቦች ድሃ በመሆናቸው ምክንያት) ሰይጣን ሀብታም ለመሆን ዓላማ ስሌ

ዳዎቹን ለማግኘት እንዳገኝ ላሊፈትነኝ እንደሚሞክር በመንገር ተጨማሪ ማስጠንቀቂያን ሰጠኝ። እርሱም ይኸውም ጌታን ለማሞገስ ካልሆነ በስተቀር ሰሌዳዎቹን በማግኘቱ ሌላ አእምሮዬን ለማያነሳሳ ነገር እንዳይኖረኝ፤ እናም የእርሱን መንግስት ከመገንባት ሌላ በማንኛውም ነገር ተፅዕኖ እንዳይኖርብኝ በማለት ከለከለኝ፤ አለበለዚያ እነዚህን ለማግኘት አልችልም።

፵፯ ከዚህ ከሦስተኛው ጉብኝት በኋላ፣ ልክ እንደበፊቱ በድጋሚ ወደ ሰማይ አረገ፤ እናም አሁን ስለአጋጠመኝ እንግዳ ነገር በድጋሚ እንዳሰላሰል ተተውኩ፤ ልክ የሰማይ መልዕክተኛ ለሦስተኛ ጊዜ እኔ ከነበርኩበት ወደ ሰማይ ሲያርግ፣ ዶሮ ጮኸ፤ እናም እየነጋ መሆኑን ተገነዘብኩ፣ ስለዚህ ንግግራችንም ያን ምሽት በሙሉ የያዘ እንደነበር ተረዳሁ።

፵፰ ከጥቂት ጊዜም በኋላ ከመኝታዬ ተነሳሁ፤ እናም እንደተለመደው፣ ለቀኑ አስፈላጊ ወደ ሆነው ስራ ሄድኩ፤ ነገር ግን በሌላ ጊዜ እንደምሰራው ስሞክር፣ ኃይልን በማጣቴ ያንንም ለመስራት ፍፁም አላስቻለኝም። ከእኔ ጋር ሲሰራ የነበረው አባቴ በእኔ በኩል አንድ ችግር እንዳለ ተገነዘበ፣ እናም ወደ ቤት እንድሄድ ተናገረኝ። በፍላጎት ወደ ቤት ለመሄድ ጀመርኩ፤ ነገር ግን እኛ የነበርንበትን የሜዳ አጥር ለማቋረጥ ስሞክር ብርታቴን በሙሉ አጣሁ፣ እናም አቅቶኝ በመሬት ላይ ወደቅሁ፣ እናም ለተወሰነ ጊዜ አዕምሮዬን ስቼ ነበር።

፵፱ የመጀመሪያው የማስታውሰው ነገር አንድ ድምፅ ወደ እኔ ተናግሮ፣ በሰሜም ሲጠራኝ ነበር። ተመለከትኩ፣ እናም የፊተኛው መልዕክተኛ ልክ እንደበፊቱ በብርሃን ተከባ በአናቴ በኩል ቆሞ አየሁ። እናም እርሱ ባለፈው ምሽት ለእኔ የተናገረውን ሁሉ እንደገና ተናገረ፤ እናም ወደ ሆአባቴ በመሄድ ስለራዕዩና ስለተቀበልኩት ትዕዛዛት እንድንገረው አዘዘኝ።

፵፬ ሀ ቅ.መ.መ. ማሰላሰል። ፵፮ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ። ለ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና። ሐ ት. እና ቃ. ፻፳፩፣ ፵፯። ፵፱ ሀ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ ጆሴፍ ቀዳማዊ።

፶ እኔም ተቀበልኩ፤ በሜዳው ወደአለው አባቴም ተመለስኩ እናም ሁሉንም ነገር ለእርሱ ነገርኩት። እርሱም ከእግዚአብሔር ነው ብሎ መለሰልኝ፤ እናም በመልዕክተኛው የታዘዘኩትን እንደሄድና እንዳደርግ ነገረኝ። ከሜዳው ሄድኩኝ፤ እናም መልዕክተኛው ሰሌዳዎቹ ተቀምጠዋል ብሎ ወደ ነገረኝ ስፍራ ሄድኩኝ፤ እና ያንን በተመለከተ ግልፅ ራዕይ ስለነበረኝ፤ ወደስፍራው እንደደረሰኩ ወዲያው አወቅሁት።

፶፩ በኒውዮርክ በማንቸስተር አንታሪዮ መንደር አጠገብ አንድ ትልቅ ማከራብታ ቆሟል፤ እናም በአቅራቢያው ካሉት ከሌሎች ሁሉ ይበልጣል። በከራብታው በስተምዕራብ በኩል ከጫፉ ራቅ ሳይል፤ በትልቁ ድንጋይ ስር ሰሌዳዎቹ በድንጋይ ሳጥን ተቀብረዋል። ይህም ድንጋይ በላይ በኩልና ከመሀሉ ወፍራምና ክብ ነበር፤ እና ወደጠርዙም በኩል ቀጭን ነበር፤ ስለዚህ የመካከለኛው ክፍሉ ከመሬት በላይ ከፍ ብሎ ይታይ ነበር፤ ነገር ግን ጠርዞቹ በሙሉ በመሬቱ ተሸፍነው ነበር።

፶፪ ከመሬት ከቆፈርኩም በኋላ፤ ከድንጋዩ ጠርዝ ላይ የተጣበቀ ለማንሻነት የሚጠቅም ዱላ አገኘሁ፤ እናም በትንሽ ጉልበት አነሳሁት። ወደ ውስጥም ተመለከትኩ፤ እናም መልዕክተኛው እንደገለፀው በእርግጥ ሰሌዳዎቹን፤ ለኑሪምና ቱሚም እናም ሳደረጉት ኪሱን ተመለከትኩ። በውስጡ የተቀመጡ በት ሳጥንም የተሰራው ሲሚንቶ በሚመስል በተጣበቁ በተነባበሩ ድንጋዮች ነበር። ከሳጥኑ በታች በኩል ሁለት ድንጋዮች ጎን ለጎን ተቀምጠው ነበር፤ እናም በእነዚህ ድንጋዮች ላይም ሰሌዳዎችና ሌሎች ነገሮች ተቀምጠውባቸው ነበር።

፶፫ እኔ እነርሱን ለማውጣት ሞከርኩ፤ ነገር ግን በመልዕክተኛው ተከለከልኩ፤ እናም እንደገና የነሱ ማውጫ ጊዜ ገና እን

ዳልደረሰ፤ ከዚያም ጊዜም እስከ አራት አመት ድረስም ጊዜው እንደሚመጣም ነገረኝ፤ ነገር ግን እርሱ ልክ በአንድ አመት ጊዜ ወደዚያ ስፍራ መምጣት እንዳለብኝ ነገረኝ፤ እናም እርሱ እዚያ ከእኔ ጋር ለመገናኘት እንደሚመጣ፤ እና ሰሌዳዎቹ የሚወሰዱበት ጊዜ እስከሚመጣ ይህን ማድረግ መቀጠል እንዳለብኝ ተናገረኝ።

፶፬ በመሰረቱም እንደታዘዘኩት፤ በየአመቱ መጨረሻ ሄድኩኝ፤ እናም በእያንዳንዱ ጊዜም ያንኑ መልዕክተኛ እዚያ አገኘሁት፤ እናም በእያንዳንዱ ንግግራችን ጌታ ምን እንደሚያደርግ በተመለከተ፤ እና እንዴትና በምን አይነት ሁኔታ የእርሱ መንግስት በመጨረሻው ቀን እንደሚመራ መመሪያና እውቀት ከእርሱ እቀበል ነበር።

ጆሴፍ ስሚዝ ኤማ ሔልስን አገባ—የወርቅ ሰሌዳዎችን ከሞርኒ ተቀበለ እና አንዳንድ ፈደሎችን ተረጎመ—ማርቲን ሀሪስ የፈደሎችን ትርጉም፤ “የታተመ መፅሐፍ ለማንበብ አልችልም” ላለው ፕሮፌሰር አንቶን አሳየ። (አንቀፅ ፶፭-፶፭።)

፶፭ የአባቴ አለማዊ ሁኔታ የተወሰነ ስለነበረ፤ እድሎች ባጋጠሙን ቁጥር በእጆቻችን በመስራት እንደ ቀን ሰራተኞች በመቀጠል መስራት ነበረብን። አንዳንዴ እቤት ነን፤ እና አንዳንዴም በውጪ ነን፤ እና በየጊዜው በመስራትም የሚመች መጠነኛ ኑሮ እንዲኖረን ችለናል።

፶፮ በ፲፰፻፳፫ ዓመተ ምህረት (እ.አ.አ.) የአባቴ ቤተሰብ የታላቅ ወንድሜ፤ ሆክልቭን፤ የሞተበት ስቃይ አጋጠማቸው። በጥቅምት ወር፤ ፲፰፻፳፭ (እ.አ.አ.)፤ በኒውዮርክ ስቴት፤ ቻንጎን ወረዳ በሚኖረው ስሙ ጆዛያ ስቶል በተባለ ሽማግሌ ሰው ተቀጠርኩ። በስፓኒያን በሀርመኒ፤ ሰስኮህና ወረዳ ፔንስልቬንያ ውስጥ የብር የማእድን

<p>፶፩ ሀ ቅ. መ. መ. የከሞራ ኮረብታ። ፶፪ ሀ ሞር. ፯፡፮። ቅ. መ. መ. የወርቅ ሰሌዳዎች። ለ ቅ. መ. መ. ኡሪም</p>	<p>እና ቱሚም። ሐ ቅ. መ. መ. የደረጉ ኪስ። ፶፬ ሀ ቅ. መ. መ. የእግዚአብሔር መንግስት ወይም</p>	<p>መንግስተ ሰማያት። ፶፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፯፡፭-፰።</p>
--	---	--

ጉድጓድ እንደተከፈተ ሰምቶ ነበር፤ እና ይህን የማዕድን ጉድጓድ ለማግኘት የሚቻል ከሆነ እኔን ከመቅጠሩ በፊት ይቆፍር ነበር። ከእርሱ ጋር ለመኖር ከሄድኩኝ በኋላ፣ ከሌሎቹ ስራተኞቹ ጋር በብር የማዕደን ጉድጓድ ውስጥ እንድቆፍር ወሰደኝ፣ በምናደርገው ውጤታማ ሳንሆን፣ ለአንድ ወር በሚሆንም በዚህም እስራ ነበር፣ እና በመጨረሻም ይህን ለመቆፈር እንዲያቆም ሽማግሌውን አንዲስማማ አደረግሁኝ። በዚህም እኔን የገንዘብ ቆፋሪ ነው የሚለው የተሰራጨ ታሪክ ተነሳ።

፶፯ እንደዚህ በተቀጠርኩበት ጊዜም፣ ከዚያው ስፍራ አቶ አይዛክ ሔልስ ጋር አብረን እንድናር ተደርጌ ነበር፣ እዚያም ነበር ባለቤቴን (ሴት ልጁን) ማሳሰብ ስን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየኋት። በጥር ፲፰፣ ፲፰፻፳፯ (እ.አ.አ.)፣ አቶ ስቶልን ለማገልገል እንደተቀጠርኩ ተጋባን።

፶፰ ራዕይን አይቼ ነበር በማለት በማረጋገጥ መናገሪን በመቀጠል፣ ስታይ ተከተለኝ፣ እና የባለቤቴ አባት ቤተሰብም ጋብቻችንን በጣም ተቃውመውት ነበር። ስለዚህ፣ እርሷን ወደ ሌላ ስፍራ መውሰድ ያስፈልገኝ ነበረ፤ ስለዚህ፣ ሄድን እና በሳውዝ ቤይንብርጅ፣ በቸናንጎ ወረዳ ኒው ዮርክ፣ በዳኛ ታርቢል ቤት ውስጥ ተጋባን። ከጋብቻችን በኋላ ወዲያውም፣ አቶ ስቶልን ትቼ ወደ አባቴ ተመለስኩኝ፣ እና ለጊዜውም አብሬው አረስኩኝ።

፶፱ ከጊዜ በኋላ ሰሌዳውን፣ ኡሪምና ቱሚምን፣ እና የደረት ኪስን የምቀበልበት ጊዜ ደረሰ። በመስከረም ሆላ ሁለተኛው ቀን፣ አንድ ሺህ ስምንት መቶ ሆላ ሰባት ዓመተ ምህረት፣ እንደለመድኩት በአመቱ መጨረሻ ላይ ሰሌዳዎቹ ወደተቀበሩበት ስፍራ ሄጄ፣ ያው መላዕክተኛ ሰሌዳዎችን እንዲህ ከሚል ከትእዛዝ ጋር ሰጠኝ፣ ለእነርሱም ሀላፊነት አለኝ፤ ማቸልተኝነት

ወይም በዝንጉነት ምክንያት ቢጠፉብኝ፣ ከህይወት ተለይቼ እንደምቆረጥ፣ ነገር ግን መዕክተኛው መልሶ እስከሚጠይቅባቸው ድረስ ተግባራዊ ብጠብቃቸው፣ ሳይጠቃሉ።

፷ እነዚህን በደንብ እንድጠብቃቸው ለምን እንደዚህ አይነት ጥበቅ ትእዛዝ እንደተቀበልኩኝ፣ እና ለምን መልእክተኛው በእጆቼ አስፈላጊ የሆኑትን ከፈጸምኩኝ በኋላ መልሶ እንደሚወስዳቸው እንደነገረኝ ወዲያው አወቅሁኝ። እነዚህ እንዳሉኝ ወዲያው ሲታወቅ፣ ወዲያኑ እነዚህን ከእኔ ለመውሰድ ብርቱ ተፅዕኖ ተፈጥሮ ነበር። ሊፈጠር የሚቻለው እያንዳንዱ እቅድ ሁሉ ለዚህ አላማ ተሞክሮ ነበር። ስቃይም ከቀድሞው በላይ የከፋ እና ሀይለኛም ሆነ፣ እና ብዙዎችም የሚቻል ከሆነ እነዚህን ከእኔ ለመውሰድ በንቃት ይጠብቁ ነበር ነገር ግን በእግዚአብሔር ጥበብ፣ በእጆቼ የተጠበቁ ብኝን በእነርሱ እስክፈፅም ድረስ፣ በእጆቼ በደህንነት ቆዩ። በታቀደው መሰረት መልእክተኛው ሊወስዳቸው ሲመጣ፣ እነሱንም መልሼ ሰጠሁት፤ እና እስካሁን እስከ ግንቦት ሁለት ቀን፣ አንድ ሺህ ስምንት መቶ ሰላሳ ስምንት አመተ ምህረት ደረሰ በእርሱ ጥበቃ ስር ናቸው።

፷፩ ጉርምሱ ግን አሁንም ቀጥሏል፣ እና አሉባልታም በአንድ ሺህ ምላሶቿ ስለአባቴ ቤተሰቦችና ስለእኔ ሀሰቶችን ለማሰራጨት ጊዜዎን ሁሉ ታሳልፋለች። አንድ ሺህ ክፍሉን እንኳን ብናገር፣ ብዙ መጻሕፍትን ይምላሉ። ስደቱ ግን በጣም አስቸጋሪ በመሆኑ ማንቸሰተርን ትቼ መሄዴ፣ እና ከባለቤቴ ጋር ወደ ፔንስልቬኒያ ስቴት በስስኮህና ወረዳ መሄዴ አስፈላጊ ሆነ። ለመጀመር እየተዘጋጀን እያለን—በጣም ድሆችም ስለነበርን፣ እና ስደቱም በጣም ከባድ ስለነበረብን ከዚህም የተለየ የምንሆንበት ምንም እድል አልነበረንም—በስቃይቻችን መካከል ማርቲን ሀረስ በሚባል

<p>፶፯ ሀ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ ኤማ ሄል። ፶፰ ሀ ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣ መሳደድ።</p>	<p>፶፱ ሀ ጆ.ሰ.—ታ. ፩፡፵፪። ለ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት መጻሕፍት—የሚጠበቁ</p>	<p>ቅዱስ መጻፍቱት። ፷፩ ሀ ት. እና ቃ. ፭፡፩። ቅ.መ.መ. ሀረስ፣ ማርቲን።</p>
--	---	--

የተከበረ ሰው ባልንጀራ አገኘን፤ እርሱም ወደእኛ መጣ እና ለጉዞአችን እንዲረዳን ሀምሳ ዶላሮችን ሰጠን። አቶ ሀሪስ በኒው ዮርክ ስቴት የፓልማይራ ከተማ፣ የዌይን ወረዳ ነበረ፤ እና የተከበረ ገበሬም ነበር።

፳፬ በዚህ በጊዜአዊው እርዳታ ወደምሄ ድበት ስፍራ ወደ ፔንስልቬንያ እንድደርስ አስቻለኝ፤ እና እዚያም እንደደረሰኩ ወዲያውም የሰሌዳውን ፊደሎች መጻፍ ጀመርኩኝ። ብዙዎችንም ጻፍኩ፤ እና ሆኑሪምና ቱሚምን በመጠቀም አንዳንዶቹን ተረጎምኩ፤ ይህንም ያደረኩት በሚስቴ አባት ቤት ከደረሰኩበት፤ ከታህሳስ ወር፤ እና በሚቀጥለው የካቲት መካከል ነበር።

፳፫ በዚህ የካቲት ወር ውስጥ አንዴ ከዚህ በፊት የተጠቀሰው አቶ ማርቲን ሀሪስ ወደ ስፍራችን መጣ፤ ከሰሌዳዎቹ የጻፍኳቸውን ፊደሎች ወሰደ፤ እና ወደ ኒው ዮርክ ከተማ ይዞአቸው ሄደ። በእርሱ እና በፊደሎቹ ስለደረሰባቸው በሚመለከት፤ ሲመለስ ለእኔ እንደነገረኝ፤ ስለጉዳዮቹ ታሪክ ወደተናገራቸው አመለክታለሁ፤ ይህም እንዲህ ነበር።

፳፬ “ወደ ኒው ዮርክ ከተማ ሄጄ የተተረጎሙትን ፊደላት፤ እና ትርጉማቸውን በድርሰት ችሎታቸው ታዋቂ ወደ ነበሩት ክብር ሰው ፕሮፌሰር ቻርልስ አንቶን ወሰድኩኝ። ፕሮፌሰር አንቶን ትርጉሙ ከዚህ በፊት ከግብጻውያን ትርጉሞች ካያቸው ሁሉ በላይ ትክክል እንደሆነ ነገረኝ። ከዚያም ያልተተረጎሙትን አሳየሁት፤ እና እነርሱ ግብጻውያን፣ ችሃልዴይክ፣ አሲርኛ፣ እና አረባዊ ናቸው አለ፤ እና እነዚህ እውነተኛ ፊደላት ናቸው አለ። ለፓልማይራ ህዝቦች እነዚህ እውነተኛ ፊደላት እንደሆኑ፤ እና ትርጉሞቹ እንደተተረጎሙት ትክክል እንደሆኑ የሚያሳይ የምስክር ወረቀትንም ሰጠኝ። የምስክር ወረቀቱን ወሰድኩኝ እና በኪሴ ውስጥ አስቀመጥኩት፤ እና ቤቱን

ትቼ ለመሄድ ሰወጣ፤ አቶ አንቶን ጠራኝ፤ እና ወጣቱም ሰው እንዴት ባገኛቸው ስፍራ የወርቅ ሰሌዳዎች እንደነበሩ እንዳወቀ ጠየቀኝ። የእግዚአብሔር መልአክ ገለጠለት ብዬ መለስኩኝ።

፳፭ “ከዚያም እንዲህ አለኝ፤ ‘የምስክር ወረቀቱን ልየው።’ ከኪሴም አውጥቼ ሰጠሁት፤ ሲወስደውም አሁን ሆመላእክት አገልግሎት የሚባል ነገር እንደሌለ፤ እና ሰሌዳዎቹን ወደእርሱ ባመጣቸው እንደሚተረጉማቸው በመናገር ቀደደው። የሰሌዳዎቹ ክፍሎች የተዘጉ እንደሆኑ፤ እና እኔም እንዳላመጣቸው የተከለከልኩኝ እንደሆነም ነገርኩት። እንዲህም መለሰልኝ፤ ‘የታሸገ መፅሀፍ ማንበብ አልችልም።’ ከእርሱ ተለይቼ ወደ ዶክተር ሚችል ሄድኩኝ፤ እርሱም ፕሮፌሰር አንቶን ስለፊደላቱ እና ስለትርጉማቸው በሚመለከት የተናገረውን ደገፈ።”

.....

አሊቨር ካውደሪ መፅሐፈ ሞርሞንን በሚተረጎምበት ጸሀፊ በመሆን አገለገለ—ጆሴፍ እና አሊቨር ካውደሪ የአሮናዊ ክህነት ከመጥመቁ ዮሐንስ ተቀበሉ—እነርሱም ተጠመቁ፤ ተሾሙ፤ እናም የትንቢት መንፈስን ተቀበሉ። (አንቀፅ ፳፯-፸፭።)

፳፮ በሚያዝያ ፩ ቀን፤ ፲፰፻፳፱ (እ.አ.አ.) ሆኖ አሊቨር ካውደሪ ወደቤቴ መጣ፤ እስከዚህ ጊዜ ድረስ አይቼው አላውቅም ነበር። አባቴ በሚኖርበት መንደር ትምህርት ያስተምር እንደነበር፤ እና አባቴ ልጆችን ወደ ትምህርት ቤት ከሚልኩት አንዱ በመሆኑ፤ በእርሱ ቤት ለጊዜው ለመኖር እንደሄደ፤ እዚያም እያለ ቤተሰብ ሰሌዳዎችን የተቀበልኩ ባቸውን ጉዳይ እንደነገሩት፤ እና በዚህም መሰረት እኔን ለመጠየቅ እንደመጣ ነገረኝ።

፳፯ አቶ ካውደሪ ከመጣ ሁለት ቀናት

፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ኡሪም እና ቱሚም።	ለ ኢሳ. ፳፱፣ ፲፩-፲፪፣ ፪ ኔፊ ፳፯፣ ፲፣ ኤተር ፱፣ ፱-፯።	፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ካውደሪ፣ አልቨር።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. መላእክት።		

ካለፉ በኋላ (ሚያዝያ ፯ ሆኖ)፣ መፅሐፈ ሞርሞንን መተርጎም ቀጠልኩኝ፣ እና እርሱም ለእኔ መጻፍ ጀመረ።

.....

፳፰ የትርጉም ስራውን ቀጠልን፣ በሚቀጥለውም ወር [ግንቦት፣ ፲፰፻፳፱ (እ.አ.አ.)]፣ አንድ ቀን ወደ ቁጥቋጣ ዎቼ በመሄድች ለመጸለይ እና በሰሌዳ ዎች ትርጉም ውስጥ ስለተጠቀሱት ሳይኒ ጢኦት ስርየት ለመጠቀን በሚመለከት ጌታን ለመጠየቅ ሄድን። እየጸለይን እና ጌታን እየጠራን ሳለን፣ የሰማይ ሐመል እክተኛ ምብርሀን ዳመና ወረደ፣ እና “እጆቹን በራሳችን ላይ በመጫን እንዲህ በማለት ሮሾመን።

፳፱ በእናንተ አገልጋይ ባልንጀሮቼ ላይ፣ የመላእክትን፣ እና የንስሃ ወንጌልን፣ እና ለኃጢአት ስርየት በማጥለቅ የመጠመቅን አገልግሎት ቁልፎች የያዘውን የአሮንን ካህነት በመሲሁ ስም ለእናንተ እሰጣችኋለሁ፤ እናም ላየሌዊ ልጆች እንደገና መሰዋዕት ለጌታ በጽድቅ እስከሚሰጧድረስ ይህ ከምድር ላይ ዳግመኛ በፍጹም አይወሰድም።

፸ ይህ የአሮናዊ ካህነት እጆችን በመጫን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን የመስጠት ሀይል እንደሌለው፣ ነገር ግን ይህም ከዚህ በኋላ እንደምንሾምበት ነገረን፣ እና እንድንሄድ እና እንድንጠመቅ አዘዘን፣ እና እኔ ኦሊቨር ካውደሪን እንዳጠምቅ፣ እና ከዚያም በኋላ፣ እርሱ እንዲያጠምቀኝ መመሪያዎችን ሰጠን።

፸፩ በዚህም መሰረት ሄድን እና ተጠመቅን። እርሱን መጀመሪያ አጠመቅሁት፣ እና በኋላም እርሱ እኔን አጠመቀኝ—ከዚያም በኋላ እጆቼን በራሱ ላይ በመጫን ለአሮናዊ ካህነት ሾምኩት፣ በኋላም እርሱ እጆቼን ጭኖብኝ ለዚህ አይነት ካህነት ሾመኝ—እኛ እንደዚህም ታዘን ነበርና።*

፸፪ በዚህ ጊዜ የነበሩን እና ይህን ካህነት ለእኛ የሰጠን መልእክተኛ ስሙ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ማጥምቁ ዮሐንስ ተብሎ የተጠራው፣ ዮሐንስ እንደነበር፣ እና ይህን ያደረገውም ላየመልክ ጼዴቅ ካህነት ሐቁል ፎችን በየዙት ምስጢር፣ ሆዕቆብ፣ እና ሩካንስ አመራር እንደሆነ ነገረን፣ ይህም ካህነት በጊዜው ለእኛ እንደሚሰጠን፣ እና እኔም የቤተክርስቲያኗ የመጀመሪያ ሰሽማግሌ፣ እና እርሱም (ኦሊቨር ካውደሪ) ሁለ

*ኦሊቨር ካውደሪ እነዚህን ሁኔታዎች እንደዚህ ገለጠ፣ “እነዚህ በምንም የማይረሱ ቀናት ነበሩ—በሰማይ መነሳሳት በታዘዘ ድምጽ በታች መቀመጥ፣ የዚህን ልብ ታላቅ ምስጋናን ያስነሳል! ከቀን ወደ ቀን፣ ሳይቋረጥ፣ በኡራምና ቱሚም ወይም ኔፋውያን እንደሚሉትም ‘መተርጓሚያዎችን’ በመጠቀም፣ ‘መፅሐፈ ሞርሞን’ የሚባለውን ታሪክ ወይም መዝገብ ከአፉ ለመጻፍ ቀጠልኩኝ።

“በሞርሞን እና በታማኝ ልጁ ሞሮኒ የተሰጡትን የሚያስደንቁ በሰማይ ተወደው እና ተደግፈው የነበሩ ህዝቦችን ታሪክ በጥቂት ቃላት መጥቀስ አሁን ካላችኋለሁ በላይ፣ ስለዚህ ይህን ለመጨመር ጊዜ እተወዋለሁ፣ እና በመግቢያው እንዳልኩት በዚህ ቤተክርስቲያን መነሻ ጊዜ ስለነበሩት፣ በአክራሪዎች መናደድ እና በግብዞች አሉባልታ መካከል ወደፊት ለሄዱት እና የክርስቶስን ወንጌል ለተቀበሉት የሚያስደስታቸው አንዳንድ ጥቂት ጉዳዮች ጋር ስለተያያዙት እፅፋለሁ።

“ንጹህ አለመሆን በሰዎች መካከል የሚጠቀሙበት ሁሉም አይነት ድርጅቶች እና ዘዴዎች ላይ አለመረጋ

፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢአት ስርየት።
ለ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣ መጥመቅ።
ሐ ቅ.መ.መ. መጥምቁ ዮሐንስ።
መ ዘተል. ፲፩፣ ፳፰፣
ኤተር ፪፣ ፱-፭፣ ፲፬፣
ት. እና ቃ. ፴፬፣ ፯።
ሠ እ.አ. ፩፣ ፭።
ት. ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
ረ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት፣

ስልጣን።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. አሮናዊ ካህነት።
ለ ዘዳግ. ፲፣ ፰፣
ት. እና ቃ. ፲፫፣ ፻፳፱፣ ፴፱።
ቅ.መ.መ. ሌዊ—የሌዊ ጎሳ።
፸ ሀ ቅ.መ.መ. የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ።
፸፪ ሀ ቅ.መ.መ. መጥምቁ ዮሐንስ።
ለ ቅ.መ.መ. የመልክ ጼዴቅ ካህነት።

ሐ ቅ.መ.መ. የካህነት ቁልፎች።
መ ት. እና ቃ. ፳፯፣ ፲፪-፲፫።
ቅ.መ.መ. ጴጥሮስ።
ሠ ቅ.መ.መ. ያዕቆብ፣ የዘብዴዎስ ልጅ።
ረ ቅ.መ.መ. ዮሐንስ፣ የዘብዴዎስ ልጅ።
ለ ቅ.መ.መ. ሽማግሌ።

ተኛ ተብለን እንደምንጠራም ነገረን። በዚህ መልእክተኛ እጆች የተሾምንበት እና የተጠመቅንበት ቀን ግንቦት አስራ አምስት፤ ፲፰፻፳፱ (እ.አ.አ.) ነበር።

፸፫ ከተጠመቅን በኋላ ከውሀው ወዲያው ስንወጣ፤ ታላቅ እና የከበሩ በረከቶችን ከሰማይ አባታችን አገኘን። አሊቨር ካውደሪን ወዲያው እንዳጠመቅሁት፤ “መንፈስ ቅዱስ አረፈበት፤ እና ተነሳ እና በቅርቡ የሚፈጸሙ ብዙ ነገሮችን ላተነበየ። ደግሞም፤ ወዲያው እኔ እንደተጠመቅሁ፤ ተነስቼ ስለዚህ ቤተክርስቲያን መነሳት፤ እና ቤተክርስቲያናን እና የዚህ ትውልድ የሰው ልጆችን በሚመለከት በብዙ ሌሎች ነገሮች ስተነብይም፤ የትንቢት መንፈስ እኔ ደግሞ ነበረኝ። በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተን ነበር፤ እና በደህንነታችን አምላክ ተደሰትን።

፸፬ አዕምሮአችን አሁን ተብራርተው ቅዱስ መጻሕፍት ሆይቡን ዘንድ ተከፈቱልን፤ እና የእነዚህ ብዙ ሚስጥራዊ ምንባቦች ላእውነተኛ ትርጉምና እቅድ ከዚህ

በፊት ልናገኛቸው በማንችለው፤ ወይም ከዚህ በፊት አስበንባቸው በማንውቀው መንገድ ተገለጡልን። በሰፈራችን ራሱን እያሳየ በነበረው የሰደት መንፈስ ምክንያት፤ በዚህም ጊዜ ክህነትን የመቀበላችንን እና የመጠመቃችንን ጉዳይ በሚስጥር ለመጠበቅ ተገድደን ነበር።

፸፭ ከጊዜ ወደ ጊዜም፤ በአመጽ የተነሳሱ ሰዎች አስፈራርተውናል፤ እና ይህም በሀይማኖት በሚያምኑት ነበር። የሚያስፈራሩን አመጸኞች ፍላጎትም የተቆጣጠረው ለእኔ ባልንጀራ እየሆኑ በመጡት፤ እና አመጸኞቻችን በሚቃወሙት፤ እና ያለማቋረጥ የትርጉም ስራን ለመቀጠል እንዲፈቀድልኝ ፍላጎት በነበራቸው በባለቤቱ አባት ቤተሰብ ተፅዕኖ (በመለኮታዊ ጥበቃ) ብቻ ነበር፤ ስለዚህም ህጋዊ ካልሆኑ እርምጃዎች፤ እስከሹሎታቸው ድረስ፤ እኛን ለመጠበቅ ፈቃደኛነታቸውን ገለጹ እና ቃል ኪዳንም ገቡልን።

ገጥ በሚያስፋፋበት ጊዜ፤ ማንም ሰው በረጋ ስሜታቸው፤ በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ የበን ህሊናን ለመመለስ የልብ ፈቃድን በማሳየት በውሀ መቃብር ውስጥ የመቀበር መብትን ፍላጎት ያለማሳየት ለኔፋውያን ከአዳኝ አፍ ቤተክርስቲያኑን ሰዎች የሚገነቡበትን ትክክለኛ መንገድ የተሰጣቸውን መመሪያዎች ለመተርጎም እና ለመጻፍ ማናቸውም ሰዎች አይችሉም።

“በዚህ ክፍለ አህጉር ላይ ለያዕቆብ ዘር ቅሪቶች ስለአዳኝ አገልግሎት የተሰጠውን ታሪክ ከተጻፈ በኋላ፤ ነቢዩ ይሆናል እንዳለው ጭለማ ምድርን እና ያልታረመ ጭለማ የህዝቦችን አዕምሮዎች እንደሸፈነ ለማየት ቀላል ነበር። በተጨማሪ በማሰብም ሀይማኖትን በሚመለከት በነበረው ታላቅ ሁካታ እና ጩኸት መካከል፤ የወንጌልን ስነስርዓቶች ለማከናወን ማንም ከእግዚአብሔር ስልጣን እንደሌለው ለማየት ቀላል ነበር። ይህንንም ጥያቄ ሊጠየቅም ይቻላል። ምስክሩ ከትንቢት መንፈስ ያነሰ ሳይሆን፤ እና ሀይማኖቱ በሰዎች በምድር በነበረበት በአለም እድሜዎች ሁሉ በራዕይ ላይ በተመሰረቱ፤ በተገነቡ፤ እና በተደገፉ በክርስቶስ ስም፤ ራዕይን የሚክዱ ሰዎች ለማስተዳደር ስልጣን አላቸውን? እነዚህ ነገሮች በሰዎች ፊት ከተገለጹ ስራዎቻቸው አደጋ ላይ በሚሆኑባቸው የተቀበሩትና በጥንቃቄ የተደበቁት እነዚህ እውነቶች ለእኛ ከዚህ በኋላ አልተደበቁም፤ እና ‘ተነሳና ተጠመቅ’ የሚለውን ትእዛዝ እንዲሰጠን ብቻ እንጠብቃለን።

“ይህም እውነት ከመሆኑ በፊት ለብዙ ጊዜ በፍላጎት አልጠበቅንም። በምህረቱ ባለጠጋ የሆነው፤ እና የትሁቱን ዘላቂ ጸሎት ለመመለስ ፍላጎት ያለው ጌታ፤ ሰዎች ከሚኖሩበት ተለይተን፤ ልብ በሚነካ እኔን ከጠራነው በኋላ፤ ፈቃዱን ለእኛ ለማሳየት ወረደ። በድንገት፤ ከዘለለም መካከል እንደሆነ አይነት፤ መጋረጃው ተከፈተ እና የእግዚአብሔር መልእክ በክብር ልብስ ተሸፍኖ፤ እና በጉጉት ይጠበቅ የነበረውን መልእክት፤ እና የነሰ ሆን ወንጌል ቁልፎችን ለመስጠት ሲወርድ፤ የአዳኝ ድምፅ ሰላምን ተናገረን። ምን አይነት ደስታ! ምን አይነት ድንቅ! እንዴት ያስገርማል! አለም በጣም እየተቸገረ እና እየተምታ እያለ—ሚልጮችም እንደ አይነት ውርግ ይገዳን ለመንካት በዳበሳ ሲፈልጉ፤ እና ሁሉም ሰዎች በማይረጋገጥ ነገር ላይ እየተመኑ እያሉ፤ እንደ ‘ቀትር ብርሀን’ አይነት አይኖቻችን አይ፤ ጆሮዎቻችንም ስሙ፤ አም፤ ተጨማሪም—በፍጥረት ፊት ላይ ብሩህነቱን እንደሚጥለው ከግንቦት የጸሀይ ብርሀን መንጸባረቅ በላይ! ከዚያም ድምጹ፤ ረጋ ያለ ቢሆንም፤ ውስጥን ሰንጥቆ

፸፫ ሀ ቅ. መ. መ. መንፈስ ቅዱስ፤ ለ ቅ. መ. መ. ትንቢት፤	መተንበይ። ፸፬ ሀ ቅ. መ. መ. ማስተዋል።	ለ ዮ.ሐ. ፲፮፡፲፫።
---	--------------------------------	---------------

የሚገባ ነበር፤ እና 'እኔ ከእናንተ ጋር አብራ ባሪያ ነኝ' ያለው ቃላቶቹ እያንዳንዱን ፍርሀት በተናቸው። አዳ መጥን፣ አተኮርን፣ ተገረምን! ይህም ከክብር የመጣ የመልአክ ድምፅ ነበር፤ ይህም ከልዑል የመጣ መልአክ ነበር! ፍቅሩም በነፍሶቻችን ላይ እየተቀጣጠለ እያለ፤ ስናደምጥም ተደሰትን፣ እና ሁሉን በሚገዛ ራዕይ ተጠ ቅልለን ነበር! ለመጠራጠር ምን ስፍራ ነበረ? የትም አልነበረም፤ እርግጠኛ አለመሆን ሸሸ፤ ልብ ወለድ እና ሐሰት ለዘለአለም ሲሸሸም፣ መጠራጠርም እንደገና ላለመነሳት ሰመጠ!

“ነገር ግን፣ ውድ ወንድም፣ አስብ፤ በተጨማሪም ለጥቂት ጊዜ አስብ፤ ልባችንን ምን አይነት ደስታ ሞላው፣ እና በምን አይነት ድንቅ ሰገድን? (ለዚህ አይነት በረከት የማን ጉልበቶች ታጥፈው አይሰግዱም?) ከእጆቹ ቅዱስ ክህነትን ስንቀበል እንዲህ አለ፡ ‘አገልጋይ ባልንጀሮቹ፣ የሌዊ ልጆች እንደገና መሰዋዕትን ለጌታ በጽ ድቅ እስኪያቀርቡ ድረስ ይህ ከምድር ላይ ዳግመኛ በፍጹም የማይወሰደውን ይህን ክህነት እና ሀላፊነት በመ ሲሁ ስም ለእናንተ እስጣችዋለሁ!’

“የዚህን ልብ ስሜት፣ ወይም በዚህ ጊዜ የከበበንን ውበት እና ክብር ልገልፅላችሁ አልሞክርም፤ ነገር ግን ምድር ወይም ሰው በጊዜ ልሳን ቅንነት እንደዚህ ቅዱስ ሰው አይነት የሚያስደንቅ ወይም ልብ የሚማርክ ቋንቋ ለማልበስ ለመጀመር አይቻልም ስላችሁ ታምኑኛላችሁ። አይደለም፤ ይህች ምድርም ደስታን የመስጠት፣ ሰላም የመስጠት፣ ወይም በመንፈስ ቅዱስ ሀይል እያንዳንዱ አረፍተ-ነገር ሲሰጡ በውስጣቸው የነበራቸውን ጥበብ ለመረዳት ሀይል የላትም! ሰው ንደኛውን ለማታለል ይችላል፣ ማታለልን ማታለልን ይከተላል፣ እና የክፉው ልጆችም ሞቻችንና ያልተማሩትን ከልብ ወለድ በስተቀር ምንም ብዙዎችን ለመመገብ እስከማይችል ድረስ ለማዳራት፣ እና የሀሰተኛነት ፍሬም ወረተኛውን ወደመቃብሩ በፍሰቱ ይዞት የሚሄድበት ሀይል ይኖራ ቸው ይችላሉ፣ ነገር ግን በፍቅሩ አንድ ጣት መነካት፣ አዎ፣ ከከፍተኛው አለም አንድ የክብር ጨረር፣ ወይም አንድ ቃል፣ ከዘለአለም እቅፍ፣ ከአዳኝ አንደበት፣ ሁሉንም ዋጋ የሌላቸው ያደርጋቸዋል፣ እና ከአዕምሮም ለዘለአለም ይሰርዛቸዋል። በመልአክ ፊት እንደነበርን ማረጋገጫ፣ የኢየሱስን ድምፅ እንደሰማን ማረጋገጫ፣ እና እውነቱ ሳይበላሽ ከንጹህ ሰውየው በእግዚአብሔር ፈቃድ የቃል ፅህፈት ሳይቋረጥ መምጣቱ ለእኔ መግ ለጫ የማይቻልበት ነው፣ እና በህይወትም እያለሁ በዚህ የአዳኝ መልካምነት መግለጫ ላይም በድንቅ እና በም ስጋና ነው የምመለከተው፤ እና ፍጹምነት በሚኖርበት እና ኃጢአት በምንም በማይገባበት ቢቶች ውስጥ፣ እር ሱን ማለቂያ በሌለው ቀን ውስጥ ላፈቅረው ተሰሩ አለኝ።” —*Messenger and Advocate* ፣ ቅፅ ፩ [ጥቅምት ፲፰፻፴፬ (እ.አ.አ.)]፣ ገፅ ፲፱—፲፮።

የእምነት አንቀጾች

የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን

በ ዘለአለማዊ አባት ሆኖ ለእግዚአብሔር፣ ለባለጁ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እናም ለብሔራዊ ቅዱስ ልዩ ልዩ ስምናለን።

፪ ሆኖም ለሁለተኛው ሰዎች ለብሔራዊው ኃጢአት እንደሚቀጡ እናምናለን።

፫ የወንጌሉን ለህግጋትና ስርዓቶችን ለማክበር፣ የሰው ዘር ሁሉ በክርስቶስ ማኖሪያው ክፍያ አማካይነት መዳን እንደሚችሉ እናምናለን።

፬ የወንጌሉ ቀዳሚ መሰረታዊ መርሆችና ስርዓቶች፣ አንደኛ፣ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእምነት፣ ሁለተኛ፣ ላንስሐ መግባት፣ ሶስተኛ፣ ለኃጢአት ስርየት በመጥለቅ መጠመቅ፣ አራተኛ፣ የመንፈስ ቅዱስን ርስታ ለመስጠት ለእጆችን መጫን እንደሆኑ እናምናለን።

፭ ሰው ወንጌሉን ለመስበክና በወንጌሉ

ለስርዓትም ለማገልገል ሳብትንቢትና ስልጣን ባላቸው ሰዎች ለእጆችን በመጫን በእግዚአብሔር ርመጦራት እንዳለበት እናምናለን።

፮ በጥንቷ ቤተክርስቲያን እንደነበረው አንድ አይነት ሆኖ ስርጅት፣ በስምም ለሐዋርያት፣ ለባህሪያት፣ ለባህሪያት፣ በአስተማሪዎች፣ ለወንጌል ሰባኪዎችና፣ በሌሎችም፣ እናምናለን።

፯ ለባህን ለስታ፣ ለብትንቢት፣ ለብራዕይ፣ ለመገለጥ፣ ለመፈወስ፣ ለላንን ለመተርጎም፣ እናም፣ በመሳሰሉት ስታዎችም እናምናለን።

፰ ለብትክክል እስከተተረጎመ ድረስ፣ ለመፅሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሳቃል እንደሆነ እናምናለን፤ ደግሞም ለመፅሐፈ ሞርሞንም የእግዚአብሔር ሳቃል እንደሆነ እናምናለን።

፩ ሀ ቅ. መ. መ. እግዚአብሔር፣ አምላክ—
እግዚአብሔር አብ።
ለ ቅ. መ. መ. ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እግዚአብሔር፣ አምላክ—
እግዚአብሔር ወልድ።
ሐ ቅ. መ. መ. መንፈስ ቅዱስ፣ እግዚአብሔር፣ አምላክ—እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ።
መ ቅ. መ. መ. እምነት፣ ማመን።
፪ ሀ ቅ. መ. መ. የአዳም እና የሔዋን ውድቀት።
ለ ዘዳግ. ጳፀ፣ ፲፮። ሕዝ. ፲፰፣ ፲፱—፳።
ቅ. መ. መ. መልስ መስጠት፣ ሂሳብ፣ ተጠያቂነት፣ ሀላፊነት፣ ገጸ ምርጫ።
፫ ሀ ቅ. መ. መ. ወንጌል።
ለ ቅ. መ. መ. ህግ።
ሐ ቅ. መ. መ. ታዛዥነት፣ ታዛዥ፣ መታዘዝ።
መ ቅ. መ. መ. የኃጢአት ሞጋን መክፈል፣ የኃጢአት ክፍያ።

ሠ ሞዛያ ጳፂ፣ ጳፀ—ጳፂ፤ ሙሴ ፭፣ ፱።
ቅ. መ. መ. ደህንነት።
፬ ሀ ቅ. መ. መ. ስነስርዓቶች።
ለ ቅ. መ. መ. እምነት፣ ማመን።
ሐ ቅ. መ. መ. መጻጸት፣ ንስህ መግባት።
መ ቅ. መ. መ. የኃጢአት ስርየት።
ሠ ቅ. መ. መ. ጥምቀት፣ መጥመቅ።
ረ ቅ. መ. መ. የመንፈስ ቅዱስ ስታ።
ሰ ቅ. መ. መ. እጅን መጫን።
፭ ሀ ቅ. መ. መ. መስበክ።
ለ አልማ ፲፫፣ ፰—፲፮።
ሐ ቅ. መ. መ. ትንቢት፣ መተንበይ።
መ ቅ. መ. መ. ስልጣን፣ ክህነት።
ሠ ቅ. መ. መ. እጅን መጫን።
ረ ቅ. መ. መ. ጥሪ፣ በእግዚአብሔር መጠራት፣ የተጠራበት።
፮ ሀ ቅ. መ. መ. የእውነተኛ ቤተክርስቲያን ምልክቶች—

የቤተክርስቲያን ድርጅት።
ለ ቅ. መ. መ. ሐዋሪያ።
ሐ ቅ. መ. መ. ነቢይ።
መ ቅ. መ. መ. ኤጲስ ቆጶስ።
ሠ ቅ. መ. መ. ወንጌል ሰባኪ፣ የአባቶች አለቃ፣ ፓትሪያርክ።
፯ ሀ ቅ. መ. መ. የልሳኖች ስታ።
ለ ቅ. መ. መ. የመንፈስ ስታዎች።
ሐ ቅ. መ. መ. ትንቢት፣ መተንበይ።
መ ቅ. መ. መ. ራዕይ።
ሠ ቅ. መ. መ. ራዕይ።
ረ ቅ. መ. መ. መፈወስ፣ ፈውሶች።
ሰ ፩ ቆሮ. ፲፪፣ ፲፫። ሞር. ፱፣ ፯—፰።
፰ ሀ ፩ ኔፊ. ፲፫፣ ፳—፵፤ ፲፬፣ ፳—፳፮።
ለ ቅ. መ. መ. መፅሐፍ ቅዱስ።
ሐ ቅ. መ. መ. የእግዚአብሔር ሳቃል።
መ ቅ. መ. መ. መፅሐፈ ሞርሞን።

፱ እግዚአብሔር እስካሁን ማለጣቸው ሁሉ፤ አሁንም በሚገልጧቸው ሁሉ እና ምናለን፤ እናም የእግዚአብሔርን መንግ ስት በተመለከተ ወደፊትም እርሱ ሳሚገ ልጣቸው ታላቅና አስፈላጊ ነገሮችም እና ምናለን።

፲ ስለእስራኤል ማሰብሰብና ስለ ላከሱና ነገዶች ዳግም መመለስ፤ ሳፊዮንም (አዲ ሲቷ ኢየሩሳሌም) በአሜሪካ ክፍለ አህጉር እንደምትገባ፤ ክርስቶስ እራሱም በም ድር ላይ ማንደሚነግስ፤ እናም ምድርም ምታድሳ ሳንታዊ ሳክብሯን እንደምትቀበ ልም እናምናለን።

፲፩ ሁሉን የሚገዛው እግዚአብሔ ርን ህሊናችን ላንደሚመራን የማምለክ ሳመብት እንዳለን እናረጋግጣለን፤ እናም ሁሉም ሰዎች እንዴትም፤ የትም፤ ወይም ምንም የፈለጉትን ምንም ማንዲያመልኩ እንደዚህ አይነት መብት እንዳላቸውም እን ቀበላለን።

፲፪ ለንጉሶች፤ ለፕሬዘደንቶች፤ ለገዢ ዎች፤ እናም ለዳኞች ታዛዥች በመሆን፤ ህግን በመታዘዝ፤ በማክበርና በመደገፍ እናምናለን።

፲፫ ማሳሻሻላት፤ በእውነተኛነት፤ ሳንፅ ህና፤ በቸርነት፤ በምግባረ መልካምነት፤ እናም ለሁሉም ሰዎች ሳንጎ ነገሮችን አድ ራጊ በመሆን እናምናለን፤ በርግጥም የጳ ውሎስን ምክርም እንከተላለን ለማለት እንችላለን—በሁሉም ነገሮች እናምና ለን፤ በሁሉም ነገሮች ምተስፋ እናደርጋ ለን፤ በብዙ ነገሮች ፀንተናል፤ እና በሁሉም ነገሮች ሳመፅናት ስለመቻል ተስፋ አለን። ሳምግባረ መልካም፤ የሚያስደስት፤ ወይም መልካም ሀተታ ወይም ምስጋና የሚገባው ምንም ነገር ቢኖር፤ እኛም እነዚህን እን ሻለን።

ጆሴፍ ስሚዝ።

<p>፱ ሀ ቅ.መ.መ. ራዕይ። ለ ዓም. ፫፡፯፤ ት. እና ቃ. ፫፻፩፡፳፮-፴፫። ቅ.መ.መ. ቅዱሳት መጻሕፍት—እንደሚመጡ የተተነበዩ ቅዱሳት መጻሕፍት።</p> <p>፲ ሀ ኢሳ. ፵፱፡፳-፳፪፤ ፳፡፱፤ ፩ ኔፊ. ፲፱፡፲፮-፲፯። ቅ.መ.መ. እስራኤል— የእስራኤል መሰብሰብ።</p> <p>ለ ቅ.መ.መ. እስራኤል— የጠፉት የእስራኤል አስር ንሳዎች።</p> <p>ሐ ኤተር ፲፫፡፪-፲፩፤ ት. እና ቃ. ፵፭፡፳፮-፳፯፤</p>	<p>፲፱፡፪-፭፤ መሴ ፯፡፲፰። ቅ.መ.መ. አዲሲቷ ኢየሩሳሌም፤ ፅዮን።</p> <p>መ ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት። ሠ ቅ.መ.መ. ምድር— ምድርን ማፅዳት።</p> <p>ረ ይህም በዔደን ገነት እንደነበረው ሁኔታ የማለት ነው፤ ኢሳ. ፲፩፡፮-፱፤ ፴፭፤ ፶፩፡፩-፫፤ ፳፭፡፲፯-፳፭፤ ሕዝ. ፴፮፡፴፭፤ ቅ.መ.መ. ገነት።</p> <p>ሰ ቅ.መ.መ. ክብር። ፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ህሊና።</p>	<p>ለ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ። ሐ ት. እና ቃ. ፫፴፱፡፩-፲፩። መ ቅ.መ.መ. ማምለክ።</p> <p>፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፡፳፩-፳፫። ቅ.መ.መ. ህግ።</p> <p>፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ቅንነት፤ ታማኝ፤ ታማኝነት።</p> <p>ለ ቅ.መ.መ. ንጹህነት። ሐ ቅ.መ.መ. አገልግሎት። መ ፊልጵ. ፱፡፰። ሠ ቅ.መ.መ. ተስፋ። ረ ቅ.መ.መ. መፅናት። ሰ ቅ.መ.መ. መጠነኛነት፤ በጎነት።</p>
--	---	--